



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሠላላኛ ዓመት ቁጥር ፶፯
አዲስ አበባ ነሐሴ ፲፫ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

30th Year No. 57
ADDIS ABABA, 19th August, 2024

| ማውጫ | CONTENT |
|---|---|
| ደንብ ቁጥር ፭፻፶፯/፪ሺ፲፮ ዓ.ም | Regulation No.557/2024 |
| የመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ መቆጣጠሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ...ገፅ ፲፭ሺ፯፻፶፱ | Road Transport Traffic Control Council of Ministers Regulation.....Page 15798 |
| ሰንጠረዥ.....ገፅ ፲፭ሺ፰፻፹፭ | Schedule..... Page 15885 |

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፭፻፶፯/፪ሺ፲፮

የመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክን ለመቆጣጠር የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት በመንገድ ትራንስፖርት አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፸፬/፪ሺ፲፬ አንቀጽ ፲፪ (፩) መሰረት ይህን ደንብ አውጥቷል።

ክፍል አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌዎች

፩.አጭር ርዕስ
ይህ ደንብ “የመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ መቆጣጠሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፭፻፶፯/፪ሺ፲፮” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION
No.557/2024

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION
TO PROVIDE FOR ROAD TRANSPORT
TRAFFIC CONTROL

This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant to Article 12 (1) of the Road Transport Proclamation No. 1274/2022.

Part One
General Provisions

1.Short Title

This Regulation may be cited as “Road Transport Traffic Control Council of Ministers Regulation No. 557/2024”.

የንዱ ዋጋ 735.00
Unit price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቶ. ፹፬፩
Negarit G. P.O.Box 80001

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

፩/ “አዋጅ” ማለት የመንገድ ትራንስፖርት አዋጅ ቁጥር ፩፻፪፻፸፬/፪፻፲፬ ነው፡፡

፪/ “ትራፊክ” ማለት በመንገድ ላይ አንድ ወይም ብዙ ሆነው የሚተላለፉ እግረኞች ወይም ሰው ተቀምጦባቸው ወይም እየተነዱ ወይም እየተጠበቁ የሚሄዱ እንስሶች ወይም ተሽከርካሪዎች ናቸው፡፡

፫/ “እግረኛ” ማለት በመንገድ ላይ ያለ-ተሽከርካሪ የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ሰው ሲሆን የመጫወቻ ብስክሌት የሚነዳን፣ ብስክሌት የሚገፋን፣ ተሽከርካሪ የሚገፋን ወይም የሚጎተትን፣ በእግረኛ ቁጥጥር የሚንቀሳቀስ ተሽከርካሪን የሚጠቀም፣ እንሰሳትን የሚነዳ እና የዊልቸር ተጠቃሚን ያካትታል፡፡

፬/ “እንሰሳ” ማለት ሰው ተቀምጦበት ወይም እየተነዳ ወይም እየተጠበቀ የሚሄድ ሆኖ ፈረስ፣ በቅሎ፣ አህያ፣ ከብት፣ ግመል፣ ፍየል፣ እና በግን ያካትታል፡፡

፭/ “ትራፊክ ተቆጣጣሪ” ማለት የዚህ ደንብ ድንጋጌዎች መከበራቸውን ለመቆጣጠር ወይም የትራፊክ ፍሰትን ለማስተናበር አግባብነት ባለው ሕግ ሥልጣን የተሰጠው የትራፊክ ተቆጣጣሪ ፖሊስ ወይም የትራንስፖርት ተቆጣጣሪ ነው፡፡

2. Definition

In this Regulation, unless the context otherwise requires:

1/ “Proclamation” means Road Transport Proclamation No.1274/2022.

2/ “Traffic” means the movement on road of one or more pedestrians, animals whether carrying a person or being under their keepers or vehicles.

3/ “Pedestrian” means any person using a road and includes entertainment cycling, cycle handling, skateboarding, pushing or pulling a vehicle, keeping after flocking animals, and using wheelchairs.

4/ “Animal” means horse, mule, donkey, cattle, camel, goat, and sheep that are ridden or guarded by humans;

5/ “Traffic Controller” means a recognized controller empowered by an appropriate law to control traffic flow and enforce the provisions of this Regulation and is known as traffic controller police or transport controller.

፯/“ትራፊክ ተቆጣጣሪ ፖሊስ” ማለት የዚህ ደንብ ድንጋጌዎች መከበራቸውን ለመቆጣጠር ወይም የትራፊክ ፍሰትን ለማስተናበር አግባብነት ባለው ሕግ ሥልጣን የተሰጠው የፖሊስ አባል ነው።

፰/ “ትራንስፖርት ተቆጣጣሪ” ማለት የዚህ ደንብ ድንጋጌዎች መከበራቸውን ለመቆጣጠር በተለይም በመንገድ ላይ የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎችን የቴክኒክ ብቃት እንዲያረጋግጥ እና ከትራንስፖርት አስተዳደር ጋር በተያያዘ የወጡ መመሪያዎችን አፈጻጸም ለመቆጣጠር አግባብ ባለው አካል ሥልጣን የተሰጠው ሰው ነው።

፱/“መስቀለኛ መንገድ” ማለት ሁለት ወይም ከሁለት የበለጡ መንገዶች በመስቀለኛ መልክ የሚገናኙበት ስፍራ ነው።

፱/“ነጠላ መንገድ” ማለት በአንድ ረድፍ የሚጓዙ ተሽከርካሪዎችን የሚያስኬድ በቂ ስፋት ያለው የመንገድ ክፍል ነው።

፲/ “ባለአንድ አቅጣጫ መንገድ” ማለት ተሽከርካሪዎች በአንድ አቅጣጫ ብቻ እንዲሄዱበት የተፈቀደ መንገድ ነው።

፲፩/“የከተማ ክልል” ማለት አግባብነት ባለው ሕግ ከተማ ተብሎ የተሰየመ ቦታ ነው።

6/ “Traffic Controller Police” means a member of police recognized as controller and empowered by appropriate law to control traffic flow and enforce the provisions of this Regulation.

7/ “Transport Controller” means a person recognized as controller and empowered by the appropriate law to control the enforcement of the provisions of this Regulation, the technical competence of vehicles and the observance of directives issued in accordance with this Regulation or other transport laws;

8/ “Intersection Road” means a road junction created by the meeting of two or more roads and bordered by the actual or imaginary prolongation of the borderlines of these roads;

9/ “Lane” means that part of a road sufficiently wide to carry one line of vehicles;

10/ “One way Street” means a road on which vehicular traffic is permitted to proceed in one direction only;

11/ “Municipal Area” means an area designated as a city under the appropriate law.

፲፪/“የከተማ መንገድ” ማለት በከተማ ክልል ውስጥ የሚገኝ ማናቸውም መንገድ ነው።

፲፫/“የግል መንገድ” ማለት በግለሰብ ወይም በማኅበራት ወይም በተቋማት በተከለለ ይዞታ ስር የሚገኝ መንገድ ነው።

፲፬/“አደባባይ” ማለት የትራፊክ ፍሰትን ለመቆጣጠር በመስቀለኛ መንገድ ላይ የተገነባ ክብ ቅርጽ ያለው ደሴት ነው።

፲፭/“የትራፊክ ደሴት” ማለት በመንገዶች እና በመንገድ ዳር የሚገኝ አካላዊ መዋቅር ወይም ቀለም የተቀባ የመንገድ ክፍል ነው።

፲፮/“እግረኛ ማቋረጫ” ማለት እግረኞች አቋርጠው እንዲያልፉበት ተብሎ የመንገድ ምልክት የተደረገበት የመንገድ ክፍል ወይም ድልድይ ነው።

፲፯/ “የባቡር ሀዲድ መንገድ ማቋረጫ” ማለት መንገድ እና የባቡር ሀዲድ መንገድ የሚገናኙበት መስቀለኛ መንገድ ነው።

፲፰/ “ተሽከርካሪን ለጥቂት ጊዜ ማቆም” ማለት ተሳፋሪዎችን ለማሳፈር ወይም ለማውረድ የንግድ እቃዎችን ለመጫን ወይም ለማራገፍ ሲባል በመጫኑ ወይም በማውረዱ ጊዜ ብቻ ተሽከርካሪ ለጥቂት ጊዜ ማቆም ነው።

፲፱/ “ተሽከርካሪን ለጊዜው ማቆም” ማለት በውስጡ ተሳፋሪን ወይም የንግድ እቃ

12/ “Municipal Road” means any road within the boundaries of a municipal area;

13/ “Private Road” means a road under the protected possession of individuals or association or institution;

14/ “Roundabout” means circular island constructed at an intersection to control traffic flow;

15/ “Traffic Island” means a physical structure or painted part of the roadway on roads and roadsides;

16/ “Pedestrian Crossing” means that part of the road or bridge intended for pedestrians to cross and indicated as such by markings on the surface of the road or bridge;

17/ “Railway Crossing” means the intersection of a railway line and a road;

18/ “Standing” means the temporary halting of a vehicle for the purpose of loading and unloading merchandise or passengers while actually engaging in loading and unloading;

19/ Vehicle Stopping” means any halting of a vehicle, even momentarily, whether

ቢኖርም ባይኖርም ተሽከርካሪን ለጊዜው ማቆም ነው።

occupied or not;

፳/“ተሽከርካሪ በመዘግየት ማቆም” ማለት ተሳፋሪዎችን ለማሳፈር ወይም ለማውረድ ወይም የንግድ እቃዎችን ለመጫን ወይም ለማራገፍ ከሚያስፈልገው ጊዜ በላይ ተሳፋሪ ወይም የንግድ እቃ በውስጡ ቢኖርም ባይኖርም ተሽከርካሪውን ማቆም ነው።

20/ “Parking” means the standing of a vehicle whether occupied or not, for a period of time longer than the minimum required for loading and unloading or merchandise or passengers;

፳፩/“የመቆሚያ መስመር” ማለት የትራፊክ መቆጣጠሪያ ምልክት ወይም የቁም ምልክት ወይም የትራፊክ ተቆጣጣሪ እንዲቆም ምልክት ሲሰጥ ትራፊክ እንዲቆምበት ተብሎ በመንገድ ላይ የሚደረግ የመስመር ምልክት ነው።

21/ “Stopping Line” means a marking across a road being the limit for stopping when ordered or required to do so by a traffic control signal, a stop sign or a traffic controller on point duty;

፳፪/“የማብሪያ ጊዜ” ማለት ከጸሐይ መጥለቂያ እስከ ጸሐይ መውጫ ድረስ ያለው ጊዜና እንዲሁም በአየር ሁኔታ ምክንያት ለማየት የማይቻልበት ወቅት ነው።

22/ “Lighting- Up time” means the period of time between sun set and sun rise; and any other time when visibility is limited or curtailed by weather condition;

፳፫/“የመንገድ ምልክት እና ማመላከቻ” ማለት ትራፊክ የሚተላለፍበትን አቅጣጫ ለመወሰን እንዲሁም ለመንገድ ተጠቃሚዎች የሚያስጠነቅቅ፣ የሚከለክል፣ የሚያስገድድ፣ ቅድሚያ የሚያሰጥ እና መረጃ ለመስጠት የሚያገለግል ማንኛውም የመንገድ ምልክት፣ የመብራት ምልክት፣ ወይም በመንገድ ገጽ ላይ በቀለም የተቀባ ማመላከቻ ነው።

23/ “Road Signs and Signals” means any sign or markings for the purpose of regulating and directing traffic; and may be a warning, prohibitory, mandatory, giving priority or informative to road users;

፳፬/“የትራፊክ መቆጣጠሪያ ምልክት” ማለት ተላላፊዎችን ለማቆምና ለማስተላለፍ

24/ “Traffic Control Signal” means a road sign operated manually, mechanically or

የሚያገለግል በእጅ ወይም በመካኒክ ወይም በኤሌክትሪክ ኃይል አማካኝነት በመለዋወጥ የሚሰጥ ምልክት ነው።

electrically, by which traffic is alternately directed to stop and to proceed;

፳፮/“በመጎተት ላይ ያለ ተሽከርካሪ” ማለት ተሳቢ ወይም ግማሽ ተሳቢ ያልሆነ በሌላ ተሽከርካሪ የሚሳብ ማንኛውም ተሽከርካሪ ነው።

25/ “Vehicle in Tow” means any vehicle, except and trailer and a semi-trailer, being towed by another vehicle

፳፯/“ባለሦስት እግር ተሽከርካሪ” ማለት ባለሞተር ተሽከርካሪ ሆኖ ሶስት ጎማዎች ያሉት እና የሞተር ሳይክል ሞተር የተገጠመለት ሲሆን ሞተር ሳይክልን፣ ባለአራት እግር ተሽከርካሪን እና ትራክተርን አያካትትም።

26/ “Motor Tricycle” means a motor vehicle, excluding a motorcycle, motor quadrucycle or a tractor, which has three wheels and which is designed to be steered by the type of controls usually fitted to a motorcycle;

፳፯/“ባለአራት እግር ተሽከርካሪ” ማለት ባለሞተር ተሽከርካሪ ሆኖ አራት ወይም ከዛ በላይ ጎማዎች ያሉት እና የሞተር ሳይክል ሞተር የተገጠመለት ሲሆን ሞተር ሳይክልን እና ትራክተርን አያካትትም።

27/ “Motor Quadrucycle” means a motor vehicle, excluding motorcycle and tractor, which has four wheels or more and which is designed to be steered by the type of controls usually fitted to a motorcycle;

፳፰/“የአደጋ ጊዜ አገልግሎት ተሽከርካሪ” ማለት የአደጋ አገልግሎት ተግባርን ለመፈጸም በሚዘዋወርበት ወቅት የመብራት ምልክት የሚያሳይ ወይም ማስጠንቀቂያ የሚሆን የድምፅ መልእክት ወይም ደወል የሚያሰማ አምቡላንስ፣ የሀገር መከላከያ ወይም የፖሊስ ኃይል ወይም የእሳት አደጋ መከላከያ ተሽከርካሪ ነው።

28/ “Emergency Service Vehicle” means an ambulance, a vehicle belonging to or serving with the defense forces, the security, the police or a vehicle designed and used for firefighting, on condition that is traveling in the performance of its emergency duties and is identified by an intermittent red or blue light emitted towards the front or by audible warning signals lauding through a siren or a bell;

፳፱/“በትራፊክ ግጭት የደረሰ ሞት” ማለት በትራፊክ ግጭት ምክንያት ወዲያው ወይም በሠላሳ ቀናት ውስጥ የተከሰተ ሞት ሆኖ በሕክምና ማስረጃ የተረጋገጠ ነው፡፡

፴/ “ቀላል የአካል ጉዳት” ማለት በትራፊክ ግጭት ምክንያት ጉዳት የደረሰበት ሰው ከሀያ አራት (፳፬) ሰዓት በታች በጤና ተቋም ውስጥ የታከመ ወይም ጉዳቱ ቀላል ስለመሆኑ በሀኪም ማስረጃ የተረጋገጠ የጉዳት ዓይነት ነው፡፡

፴፩/“ከባድ የአካል ጉዳት” ማለት በትራፊክ ግጭት ምክንያት ጉዳት የደረሰበት ሰው ሀያ አራት (፳፬) ሰዓት እና ከዚያ በላይ በጤና ተቋም ውስጥ የታከመ ወይም ጉዳቱ ከባድ ስለመሆኑ በሀኪም ማስረጃ የተረጋገጠ የጉዳት ዓይነት ነው፡፡

፴፪/“ነጂ” ማለት በመንገድ ላይ እንሰሳትን ወይም ብስክሌትን የሚነዳ ወይም የሚጋልብ ሰው ነው፡፡

፴፫/“ወጣት አሽከርካሪ” ማለት እድሜው ከ፲፰ እስከ ፳፱ ዓመት የሆነ አሽከርካሪ ነው፡፡

፴፬/“ጀማሪ አሽከርካሪ” ማለት በማንኛውም ምድብ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ሁለት ዓመት ያልሞላው አሽከርካሪ ነው፡፡

፴፭/“አደገኛ ዕቃ” ማለት በተሽከርካሪ የሚጓጓዝ ሆኖ በሰው ወይም በእንሰሳት

29/ “Death Induced by Traffic Accident” means a death occurred immediately due to traffic accident or within thirty days from the day of the accident and shall confirms by medical certificate.

30/ “Minor Bodily Injury” means an injury due to traffic accident and the victim is discharged from a medical institution in less than 24 hours or where a medical certification confirms that the injury is a minor one;

31/ “Serious Bodily Injury” means an injury due to traffic accident and the victim stayed in a medical institution for 24 hours and more than 24 hours or where a medical certification confirms that the injury is a serious one;

32/ “Rider” means any person who guides or rides animal or bicycle on the road;

33/ “Young Driver” means a driver aged between 18 and 29 years;

34/ “Novice Driver” means a driver with less than two years of driving experience in any category of driving;

35/ “Dangerous Goods” means solid, liquids, compressed gases, acid, corrosive

ጤና ወይም በአካባቢ ላይ አደጋ ሊያስከትል ይችላል ተብሎ የተመደበ ጥጥር፣ ፈሳሽ፣ የታመቀ ጋዝ፣ አሲድ፣ ዝገት ነክ ንጥረ ነገር፣ መርዛማ ቆሻሻ፣ ተቀጣጣይ ንጥረ ነገር፣ የሬድዮ ሞገድ ማመንጨት የሚችል የንጥረ ነገር ወይም የጋዝ ባህሪ ያለው ዕቃ ነው።

፴፮/“የሽግግር ዞን” ማለት ከአንደኛው የፍጥነት ወሰን ወደ ሌላ የፍጥነት ወሰን ውስጥ ያለ የመሸጋገሪያ አካባቢ ነው።

፴፯/“አገልግሎት” ማለት የመንገድ ደህንነት እና መድን ፈንድ አገልግሎት ነው።

፴፰/“አግባብነት ያለው አካል” ማለት የትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር፣ የመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አገልግሎት ወይም የመንገድ ትራንስፖርትን ለመምራት በክልል ወይም በከተማ አስተዳደሮች የተቋቋመ ሥልጣን ያለው አካል ነው።

፴፱/ በአዋጁ አንቀጽ ፪ ስር የተቀመጡ ትርጓሜዎች ለዚህ ደንብም ተፈጻሚ ይሆናሉ።

፵/በወንድ ጾታ የተገለጸው አነጋገር የሴትንም ጾታ ይጨምራል።

፫. ዓላማ

የዚህ ደንብ ዓላማ ዓለም አቀፍ የመንገድ ትራፊክን የሚመለከት የተጠቃለለ እና ዓለም

substances, toxic wastes, flammable substances or gases that can generate radio waves and are classified as dangerous to human or animals' health or the environment while being transported by vehicle.

36/ “Transitional Zone” means transitional zone areas from one speed limit to another speed limit;

37/ “Service” means the Road Safety and Insurance Fund Service;

38/ “Appropriate Body” means Ministry of Transport and Logistics, Road Safety and Insurance Fund Service, a body established by Regional or City government to regulate road transport;

39/ Definitions provided under Article 2 of the Proclamation shall also be applicable to this Regulation;

40/ Any expression in the masculine gender includes the feminine.

3. Objective

The objective of this Regulation is to increase road safety in our country to a higher level and reduce the risk caused by

አቀፍ ተቀባይነት ያላቸውን ደረጃዎችንና ስልቶችን በማስቀመጥ በሀገራችን ያለውን የመንገድ ደህንነት ከፍ ወዳለ ደረጃ በማሳደግ በመንገድ ትራፊክ የሚደርሰውን አደጋ መቀነስ ነው፡፡

፬.የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ ደንብ የኢትዮጵያን መንገዶች በሚገለገሉና በሚንቀሳቀሱ ሁሉም ተሽከርካሪዎች፣ አሽከርካሪዎች እና የመንገድ ተጠቃሚዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡

ከፍል ሁለት

የመንገድ ትራፊክ ጠቅላላ ሥነ-ሥርዓት

፭.በቸልተኝነት ማሽከርከር

ማንኛውም አሽከርካሪ፡-

፩/ የጊዜውንና የአየሩን ሁኔታ፣ የተሽከርካሪውን የቴክኒክ ብቃት እንዲሁም የመንገዱን ዓይነትና በመንገዱ ላይ የሚተላለፈውን ተመላሳሽ ሁኔታና ብዛት ሳይገምት በተለይም በትምህርት ቤት፣ በመኖሪያ አካባቢ፣ በገበያ ቦታ፣ በሐይማኖት ተቋማት፣ በጤና ተቋም እና በሌላ በመደበኛነት ወይም በተለያዩ ምክንያቶች ሰው ተሰብስቦ በሚገኝበት ወይም ሊገኝ በሚችልበት አካባቢ ያለ ጥንቃቄ ወይም በሕዝብ ላይ ጉዳት ሊያስከትል በሚችል ፍጥነት፣ ወይም

፪/ በመንገዱ ለሚተላለፉ ለሌሎች ደህንነት ሳያስብና በሚገባ ሳይጠነቀቅ፣ ወይም

road traffic by setting internationally accepted standards and strategies related to international road traffic.

4.Scope of Application

This Regulation shall be applicable to all vehicles, drivers and road users that uses and operate using roads in Ethiopia.

Part Two

General Rules of Road Traffic

5. Negligent Driving

No person may drive a vehicle on any road:

- 1/ Negligently, or at a speed or in a manner likely to endanger the public, without taking into consideration all prevailing circumstances including the quality of the road, the time and weather condition, vehicle technical competency and amount of traffic on it, or the condition or traffic that could be reasonably expected in the school, residential areas, market areas, religious institutions, or any other ordinary or unexpected gatherings; or
- 2/ Negligently, without due care and attention, or without due consideration

፫/ በከተማ ክልል ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ የሚደረገውን የፍጥነት ለውጥ ወይም የሽግግር ዞን እና በኮንስትራክሽን ዞን የመንገድ ተጠቃሚዎችን ትራፊክ ደህንነት ከግምት ሳያስገባ፤ በቸልተኝነት ተሽከርካሪ ማሸከርከር የለበትም።

፬. ስለተንቀሳቃሽ ስልክ እና ምስሎች

፩/ ከአደጋ ጊዜ አገልግሎት ተሽከርካሪ አሽከርካሪ በስተቀር ማንኛውም አሽከርካሪ ተንቀሳቃሽ ስልክን ወይም ሬዲዮ በእጁ ይዞ እየተነጋገረ፤ አጭር የጽሑፍ መልዕክት እየጻፈ፤ እየላከ ወይም እያነበበ ማንኛውንም ተሽከርካሪ ማሸከርከር የለበትም።

፪/ ማንኛውም አሽከርካሪ ከጅፕሌስ አቅጣጫ ጠቋሚ ምስሎች በስተቀር ቴሌቪዥን ወይም ሌሎች ተንቀሳቃሽ ምስሎችን በተሽከርካሪ ውስጥ እያየ ማሸከርከር የለበትም።

፭. ስለደህንነት ቀበቶ መሣሪያ

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ ከሞተር ብስክሌት በስተቀር የደህንነት ቀበቶ ሳያስር በመንገድ ላይ ማንኛውንም ተሽከርካሪ ማሸከርከር የለበትም።

፪/ ማንኛውም አሽከርካሪ ከሞተር ብስክሌት በስተቀር ሌላ ተሽከርካሪን በሚያሸከረከርበት

for other road users; or

3/ Recklessly without considering the speed changes from high to low in the urban area or the transition zone and the traffic safety of the road users in the construction zone.

6. Mobile Telephone and Video

1/ Except emergency service vehicle driver, it is forbidden to any driver to call a telephone or communicate through radio either by the handling it or writing short notices, sending message or reading texts while driving any vehicle.

2/ Except for GPS navigational locator signs, any driver may nor drive any vehicle on a road while watching a television or any other video inside the vehicle;

7. Safety Belt

1/ Any driver may not drive any vehicle other than motorcycle on road without buckling up safety belt.

2/ When any driver drives a motor vehicle other than a motorcycle carrying a passenger shall ascertain that the said

ወቅት በተሽከርካሪው የፊትና የኋላ መቀመጫዎች የተሳፈሩ ሰዎች በሙሉ የደህንነት ቀበቶ ማሰራቸውን ማረጋገጥ አለበት።

፫/ በጤና እክል ምክንያት የደህንነት መጠበቂያ ማሰር የማይችሉ አሽከርካሪዎች ወይም ተሳፋሪዎች የህኪም ማስረጃቸውን መያዝና በተጠየቁ በማንኛውም ጊዜ ለትራፊክ ተቆጣጠሪ የማሳየት ግዴታ አለባቸው።

፬/ ከሰባት ዓመት በታች የሆነን ሕጻን በተሽከርካሪ ውስጥ ይዞ የሚጓዝ አሽከርካሪ በተሽከርካሪው የኋለኛው ክፍል ባለው መቀመጫ የሕፃናት ደህንነት መጠበቂያ መሳሪያ መታሰራቸውን ማረጋገጥ አለበት።

፭/ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባ ወይም ሀገር ውስጥ የሚገጣጠም ወይም የሚመረት ማናቸውም የሞተር ተሽከርካሪ የደህንነት መጠበቂያ ቀበቶዎች የተገጠመለት መሆን አለበት።

፮/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች አተገባበር ማኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል።

፰. የመንገድ አጠቃቀም ጥንቃቄዎች

በመንገድ የሚጠቀም ማንኛውም ሰው፡-

- ፩/ በሕይወትም ሆነ በንብረት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ጥንቃቄ የማድረግ፤
- ፪/ ለትራፊክ እንቅፋት ያለመሆን፤ እና
- ፫/ አግባብነት ያለው አካል ካልፈቀደ በስተቀር በተሽከርካሪ ወይም በእግረኞች

passenger has buckled-up safety belt whether seated in the front or back seat.

3/ Where a passenger is unable to buckle-up his safety belt due to medical reasons, he has to show a medical certificate evidencing such inability.

4/ Any driver carrying an infant age of less than seven years shall affix a child safety seat affixed with the backseat of the vehicle and shall make sure that the infant so carried is well buckled-up in the child safety seat.

5/ Any motor vehicle that is imported, assembled or manufactured locally shall be equipped with a functioning safety belt.

6/ The implementation of the provision of this Article shall be determined by the directive issued by the Ministry.

8. Road Use Precaution

Any road user shall:

- 1/ Be cautious not to cause damage to life or property;
- 2/ Not obstruct traffic; and
- 3/ Not undertake businesses, social and other activities on vehicles or

መንገድ ላይ አካላዊ ማህበራዊ እና ሌሎች ተግባራትን ያለመፈጸም፣ ግዴታ አለበት፡፡

ዘ. ተሽከርካሪን ማሽከርከር የሚከለክልበት ሁኔታ

ማንኛውም አሽከርካሪ፡-

፩/ አሠራሩ፣ እቃዎቹና ሁኔታው በተሽከርካሪ አሠራር ሕግ ከተወሰነው ውጭ የሆነ፤

፪/ ዓመታዊ ምርመራ ተደርጎለት የቴክኒክ ብቃቱ ያልተረጋገጠ፤

፫/ ከኋላ አንጻራቂ ምልክት የሌለው፤

፬/ መለያ ቁጥሩ በግልጽ የማይታይ ወይም የተቆረመ ሰሌዳ የለጠፈ ወይም የፊትና የኋላ የመለያ ቁጥር ሰሌዳ ያልለጠፈ፤

፭/ በሕግ ከተወሰነው መጠን በላይ ጠለብ እንፋሎት፣ ዘይት ወይም ነዳጅ የሚተፋ እና በሌሎች ተላላፊዎችና በአካባቢው ላይ ጉዳት የሚያመጣ ወይም የሚያውክ ወይም

፮/ በሚገባ ባለመታደሱ ወይም የቴክኒክ ሁኔታው በሚገባ ባለመጠበቁ ወይም ከአሜሪካ ጉድለት የተነሣ በሕግ ከተፈቀደው መጠን በላይ ድምፅ የሚያሰማ፤

pedestrians road, unless otherwise permitted by the appropriate organ.

9. Prohibition to Drive a Vehicle

Any Driver is prohibited to drive a vehicle:

1/ The manufacturing, equipment, and other conditions of which do not conform with the provisions of the laws of manufacturing of vehicles;

2/ Technically unqualified after the annual inspections has been made;

3/ Without affixing a reflector sign at the back of the vehicle;

4/ A vehicle the identification number is not clearly visible or has a cut number plate or lacking front and back plate number;

5/ Which is not properly maintained, discharges smoke, vapor beyond the legal limit, oil or fuel of higher amount than the appropriate level and which is likely to cause annoyance or damage to other road users or the environment;

6/ With any vehicle on a road which is causing, whether due to the state of repair of the vehicle or the poor condition of any of its parts or defective loading, more noise than is limited by law; and

፯/በተሽከርካሪው ውስጥ ከመጠን በላይ ማንኛውንም ድምጽ እያሰማ ወይም በጆሮ ማዳመጫ እያዳመጠ ማሽከርከር የለበትም። ዝርዝሩ በመመሪያ ይወሰናል።

7/ A vehicle with any excessive noise inside or while hearing through earphone; the details shall be determined by the directive.

፲. የመንገዱን ቀኝ ጠርዝ ይዞ ስለማሽከርከር

10. Driving a Vehicle on the Right edge of a Road

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ ቀኙን ይዞ ማሽከርከር አለበት።

1/ Any driver of a vehicle shall drive the vehicle on the right edge of the road;

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የትራፊክ ተቆጣጣሪው ለትራፊክ ፍሰቱ አስገዳጅ ሆኖ ሲያገኘው ማንኛውም አሽከርካሪ የመንገዱን ግራ ጠርዝ ይዞ እንዲያሽከረክር ሊፈቅድ ወይም ሊያስገድድ ይችላል።

2/ Notwithstanding the provisions of sub-article (1) of this Article, a traffic controller may order drivers to use the left edge of the road where the flow of traffic demands;

፲፩. ለዕይታ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ስለማሽከርከር

11. Driving Under Poor Visibility

ማንኛውም አሽከርካሪ ዕይታውን የሚያውክ ሁኔታ ሲገጥመው ወይም በተወሰነ ርቀት ለማየት ባልቻለበት ጊዜ የሚሄድበትን ነጠላ መስመር ለውጦ ወደ ሌላው መስመር ለመሻገር አይፈቀድለትም።

Any driver of a vehicle shall not change the lane in which he is travelling; if his visibility is obstructed or of limited range.

ክፍል ሶስት

Part Three

ስለ ትራፊክ ምልክቶች፣ ማመላከቻዎች እና የመንገድ አጠቃቀም

Traffic Signs and Signals and Road Use

፲፪. ስለ ምልክቶች እና ማመላከቻዎች አጠቃላይ ሁኔታዎች

12. General Conditions of Sign and Signal

፩/ በማናቸውም መንገድ ላይ የሚተከል የመንገድ ምልክት፣ የትራፊክ መብራት ወይም የመንገድ ላይ ቅብ ወጥነት ያለው ስርዓት ለመፍጠር እና በቀላሉ ሊታወቅ በሚችል ሁኔታ ተቀርቦ መቀመጥ አለበት።

፪/ የመንገድ ምልክት ዓይነቶች ቁጥር የተገደቡ እና ምልክቶቹም ጠቃሚ ናቸው ተብለው በሚለዩ ቦታዎች ላይ ብቻ መቀመጥ አለባቸው።

፫/ ለአሽከርካሪዎች በቂ ማስጠንቀቂያ ለመስጠት ከአደጋ የሚያስጠነቅቁ ምልክቶች ከመሰናክሎች በበቂ ርቀት ላይ መተከል አለባቸው።

፲፫. የመንገድ ምልክቶች፣ ማመላከቻዎች እና በትራፊክ ተቆጣጣሪ የሚሰጡ ምልክቶች

፩/ በመንገድ የሚጠቀም ማንኛውም ሰው በመንገድ ምልክቶች፣ ማመላከቻዎች እና በትራፊክ ተቆጣጣሪ አማካይነት የሚሰጠውን ትእዛዝ መፈጸም አለበት።

፪/ በመንገድ ምልክቶችና ማመላከቻዎች የሚሰጠው ትእዛዝ እርስ በርስ የሚጋጭ ሲሆን በመብራት ምልክቱ የሚሰጠው ትእዛዝ ቅድሚያ ሊሰጠውና ሊከበር ይገባል።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተደነገገው ቢኖርም ማንኛውም የመንገድ ተጠቃሚ በትራፊክ ተቆጣጣሪ

1/ All road signs, traffic light signals and road markings installed shall form a coherent system and shall be designed and placed in such a way as to be easily recognizable.

2/ The number of types of sign shall be limited and signs shall be placed only at points where they are deemed useful.

3/ Danger warning signs shall be installed at a sufficient distance from obstructions to give drivers adequate warning.

13. Road Signs, Signals and Signs given by Traffic Controller

1/ Any road user shall comply with the instructions conveyed by and through road Signs, signals and instructions given by traffic controller.

2/ Where the Instructions conveyed by and through road signs and signals contradict each other, the traffic light signals shall take precedence and respected.

3/ Notwithstanding the provisions of sub-article (2) of this Article, any road user shall immediately comply to the

የሚሰጠውን ምልክትና ትእዛዝ ወዲያው ማክበርና መፈጸም አለበት።

፬/ በትራፊክ ተቆጣጣሪ የሚሰጥ ትእዛዝ በመንገድ ምልክት ከሚሰጥ ትእዛዝ ጋር የሚቃረን ቢሆንም እንኳን ወዲያው መፈጸም አለበት።

፭/ ማንኛውም የትራፊክ ተቆጣጣሪ በቀንም ሆነ በምሽት ትራፊክን ሲያስተናብር ወይም ሲመራ ከርቀት በቀላሉ ሊታይ በሚችል መልኩ መሆን አለበት።

፮/ አገልግሎቱ ወይም በሌላ ሕግ ሥልጣን የተሰጠው አካል በዚህ ደንብ የተመለከቱት የመንገድ ምልክቶች በከፊል ወይም በሙሉ ለሁልጊዜ ወይም ለአጭር ጊዜ እንዳይፈፀሙበት በጽሁፍ አንድን ሰው ነፃ ለማድረግና እንደዚህ ያለውን ነፃነት ለማስቀረት ወይም ለመሰረዝ ይችላል።

፲፬. በትራፊክ መቆጣጠሪያ መብራት ወይም በትራፊክ ተቆጣጣሪ የሚሰጥ "እለፍ" ምልክት አሰጣጥና ትርጉም

፩/ በትራፊክ መቆጣጠሪያ መብራት ሲሆን የ"እለፍ" ምልክት በአረንጓዴ ቀለም ወይም በአረንጓዴ መብራት ይገለጻል።

፪/ በትራፊክ ተቆጣጣሪ ሲሆን የ"እለፍ" ምልክት ተሽከርካሪው እንዲያልፍ ወደሚፈቅድበት አቅጣጫ በትራፊክ ተቆጣጣሪው አንድ ወይም ሁለት ክንዶቹን

instructions given by a traffic controller even if it contradicts with road signs or the provisions of this Regulation.

4/ An instruction given by a traffic controller must be obeyed immediately, even if it contradicts an instruction given by road signs.

5/ Any on-duty traffic controller shall, whether during day or night time, stand in a visible and identifiable road position while handling traffic.

6/ The service or appropriate organ through a written instruction, may release any person in full or in part, permanently or temporarily, from the obligations of traffic signals provided for in this Regulation, and may revoke or cancel such release.

14. "Proceed" Signals given by traffic lights or traffic controllers Manner of showing and signal Meaning

1/ A traffic control signal by showing green light or green color;

2/ A traffic controller by stretching out one or both arms in the direction the traffic is allowed to proceed, with the palms of the hands open and parallel to the direction allowed;

ዘርግቶ መዳፋን በመክፈት ይገለጻል።

፫/ ተሽከርካሪው ጉዞውን በቀጥታ ወደፊት ለመቀጠል፣ ወደቀኝና ወደግራ ለመታጠፍ ይችላል፤

፬/ እግረኛ ሌላ ትራፊክ በሚሄድበት አቅጣጫ መንገዱን ለማቋረጥ ይችላል።

፭/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ መንገድ የሚያቋርጥ እግረኛ ለእግረኛ ተብሎ የተሰራውን የእግረኛ የትራፊክ መቆጣጠሪያ ምልክት ወይም በትራፊክ ተቆጣጣሪ የሚሰጠውን ትዕዛዝ ማክበር አለበት።

፮/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፭) መንገድ የሚያቋርጥ እግረኛ ምልክት ወይም ትዕዛዝ በማይኖርበት ጊዜ የይለፍ ምልክት የተሰጠው ተሽከርካሪ እስከሚያልፍ ጠብቆ ወይም ተሽከርካሪ አለመኖሩን በማረጋገጥ መንገዱን ማቋረጥ አለበት።

፯/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ከፊት ለፊት በኩል የተቃረበ ተሽከርካሪ ካለ ወደ ግራ መጠምዘዝ ክልክል በመሆኑ "ማስጠንቀቂያ" ምልክት እስኪሰጥ ቆሞ መጠበቅ፤ እና

፰/ የትራፊክ መቆጣጠሪያ መብራት አረንጓዴ ቀለም ያሳየ እንደሆነ ትራፊክ ቀስቱ በሚያሳየው አቅጣጫ መንገዱን መቀጠል ይችላል።

3/ Traffic is allowed to proceed straight ahead and to turn right and left;

4/ Pedestrians may cross the road in the direction in which other traffic is proceeding;

5/ Without prejudice to sub-articles (4) of this Article the pedestrians crossing the road shall obey pedestrian traffic control signal or traffic controller order;

6/ In the absence of the order or signal of sub-articles (5) of this Article the pedestrians shall cross the road after ascertaining the vehicles which are allowed to proceed left the road or there is no any vehicle on such load.

7/ Without prejudice to sub-article (3) of this Article, turning to left is prohibited if there is a traffic approaching from the opposite direction, shall stop and wait for the signal "attention"; and

8/ When a green arrow is shown by the traffic control signal, traffic is also allowed to proceed in the direction of the arrow.

፱/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) የተደነገገው እንደተጠበቀ እሽከሪካራው ወደ ግራ ለመጠምዘዝ የሚችለው ትራፊክ ተቆጣጣሪው ምልክት ሲሰጠው ነው።

፲፮. በትራፊክ መቆጣጠሪያ መብራት ወይም በትራፊክ ተቆጣጣሪ የሚሰጥ "ቁም" ምልክት አሰጣጥና ትርጉም

፩/ በትራፊክ መቆጣጠሪያ መብራት ሲሆን የ"ቁም" ምልክት በቀይ ቀለም ወይም ቀይ መብራት ይገለጻል።

፪/ በትራፊክ ተቆጣጣሪ ሲሆን የ"ቁም" ምልክት ተሽከርካሪው ወደሚቆምበት መስመር ትራፊክ ተቆጣጣሪው አንድ ወይም ሁለት ከንዶቹን ወደላይ ዘርግቶ የእጁን መዳፍ ከፍቶ ያመለክታል።

፫/ የሚተላለፉት ተሽከርካሪዎች ሁሉ ለማቆሚያ በተወሰነው መስመር ላይ ወይም ከእግረኞች ማቋረጫ አጠገብ ይቆማሉ። በመንገድ ላይ የማቆሚያ መስመር ወይም የእግረኛ ማቋረጫ መስመር ምልክት ባይኖር ተሽከርካሪዎች ለሌሎች ተሽከርካሪዎችና እግረኞች እንቅፋት በማይሆኑበት ቦታ ላይ መቆም አለባቸው።

፬/ "ቁም" በሚል ምልክት ምክንያት የቆሙ ተሽከርካሪዎች በሚሄዱበት አቅጣጫ የሚሄድ እግረኛ መንገዱን ማቋረጥ ይችላል።

9/ Without prejudice to sub-article (3) of this Article, traffic shall turn to left only upon explicit signal by the traffic controller.

15. "Stop" Signals given by traffic lights or traffic controllers manner of showing and signal meaning

1/A traffic control signal by showing a red light or red color;

2/A traffic controller by stretching out one or both arms across the line of traffic to be stopped, with the palms of the hands open and pointing to the front.

3/All traffic shall come to a stop at the stopping line or at the near line of the pedestrian crossing; if no stopping line or pedestrian crossing is marked on the road, traffic shall stop in such a place as not to impede or obstruct the flow of traffic or pedestrian in the crosswise direction.

4/Pedestrians moving in the same direction as the traffic being stopped may cross the road.

፲፮. በትራፊክ መቆጣጠሪያ መብራት ወይም

በትራፊክ ተቆጣጣሪ የሚሰጥ

"ማስጠንቀቂያ" ምልክት አሰጣጥና

ትርጉም

፩/ በትራፊክ መቆጣጠሪያ መብራት ሲሆን የማስጠንቀቂያ ምልክት በቢጫ መብራት ይገለጻል ወይም ቢጫና ቀይ መብራት በመፈራረቅ ይታያል።

፪/ በትራፊክ ተቆጣጣሪ ሲሆን ትራፊክ ተቆጣጣሪው አንድ ክንዱን ከራሱ በላይ በቀጥታ ዘርግቶ ያመለክታል።

፫/ "አለፍ" ከሚለው ምልክት በኋላ የማስጠንቀቂያ ምልክት ሲሰጥ ወደ መስቀለኛው መንገድ ውስጥ ያልገባ ተሽከርካሪ በመቆሚያ መስመር ላይ መቆም አለበት፤ ከመስቀለኛው መንገድ ውስጥ የገባ ተሽከርካሪ ፈጥኖ ማለፍ አለበት።

፬/ "ቁም" ከሚለው ምልክት በኋላ የማስጠንቀቂያ ምልክት ሲሰጥ "አለፍ" የሚል ምልክት እስኪሰጥ ድረስ ተሽከርካሪው ተዘጋጅቶ መጠበቅ እንጂ ጉዞ መጀመር ወይም ማለፍ የለበትም።

፭/ የማስጠንቀቂያ ምልክት እየተሰጠ እግረኛ መንገዱን ማቋረጥ የለበትም።

፮/ ወደ ግራ ለመጠምዘዝ የሚጠብቅ ተሽከርካሪ የተለየ የትራፊክ ምልክት ከሌለ በስተቀር ሌላ ተላላፊ ተሽከርካሪ ሁሉ ከመስቀለኛው

16. "Attention" Signals given by traffic lights or traffic controllers Manner of showing and signal Meaning

1/ A traffic control signal by showing an amber light or amber color, by showing amber and red light or amber and red color simultaneously;

2/ A traffic controller by stretching one arm vertically over the head;

3/ When given after "proceed" all traffic not having entered the intersection shall stop at the stopping line; traffic having already entered the intersection shall clear it forthwith;

4/ When given after "stop" mean make ready to proceed but do not proceed before "proceed" signal is given;

5/ Pedestrians may not cross the road; and

6/ Traffic waiting to turn to left shall do so as soon as all other incoming traffic has cleared the intersection.

መንገድ ወዲያው እንደወጣ ወደ ግራ ለመጠምዘዝ ይችላል።

፲፮. የማያቋርጥ ቀይ ወይም ቢጫ መብራት ምልክት

፩/ በማንኛውም መስቀለኛ መንገድ ላይ የትራፊክ መቆጣጠሪያ ምልክት ሳያቋርጥ ብልጭ ጥፍት የሚል ቀይ ምልክት ሲያሳይ ማንኛውም አሽከርካሪ በመቆሚያው መስመር ላይ መቆም አለበት።

፪/ ማንኛውም አሽከርካሪ የማቆሚያ መስመር ምልክት ባልተደረገበት መንገድ ላይ ከመስቀለኛ መንገድ ሳይገባ ቆሞ መጠበቅና በራሱና በሌሎች ተላላፊዎች ላይ ጉዳት የማያደርስ መሆኑን አረጋግጦ ማለፍ አለበት።

፫/ በማንኛውም መስቀለኛ መንገድ ላይ የትራፊክ መቆጣጠሪያ ምልክት የማያቋርጥ ቢጫ መብራት ሲያሳይ መስቀለኛ መንገዱን የሚያቋርጥ ማንኛውም አሽከርካሪ ፍጥነቱን ቀንሶ በጥንቃቄ እያሸከረ ማለፍ አለበት።

፲፱. በአንድ ዓይነት የመንገድ ምልክት እና

ማመላከቻ ስለመጠቀም

፩/ ትራፊክን ለመቆጣጠር ከዚህ ደንብ ጋር ተያይዘው በሚገኙት እና ወደፊት አግባብ ባለው ሕግ መሰረት ሥራ ላይ እንዲውሉ የሚደረጉ የመንገድ ምልክቶች እና

17. Flashing of Intermittent Red or Amber Light

1/ If at any intersection a traffic control signal is flashing an intermittently red light, a driver of a vehicle shall stop his vehicle before the stopping line and shall proceed only after having made sure that he can do so without danger to himself and to other road users;

2/ If no stopping line or marked pedestrian crossings on the road he shall stop his vehicle before entering the intersection and then proceed as above;

3/ If at any intersection a traffic control signal is flashing an amber light intermittently, a driver of a vehicle shall slow down the speed of his vehicle and shall proceed carefully;

18. Use of Standard Road Signs

1/ It is prohibited to use road signs other than those prescribed in the annex to this Regulation and similar signs to be implemented in accordance with

ማመላከቻዎች ካልሆኑ በቀር በሌላ የመንገድ ምልክት ወይም ማመላከቻ መጠቀም የተከለለ ነው።

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ ቢኖርም ኢትዮጵያ ያወደቀችው በተባበሩት መንግሥታት የመንገድ ትራፊክ ስምምነት አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፳/፪ሺ፲፫ መሰረት ተጨማሪ የመንገድ ምልክቶች እና ማመላከቻዎች ተግባራዊ ይደረጋሉ።

፫/ አገልግሎቱ የመንገድ ምልክቶችን እና ማመላከቻዎችን ለመትከል ስልጣን በተሰጠው አካል በኩል የመንገድ ምልክቶችና ማመላከቻዎች እንዲተከሉ፣ እንዲታደሱ፣ እንዲጠገኑ፣ እንዲለወጡ ወይም እንዲነሱ ያስደርጋል።

፲፱. የመንገድ ትራፊክ ምልክቶችን እና ማመላከቻዎችን ማኖር ክልክል ስለመሆኑ

፩/ በዚህ ደንብ የተፈቀደላቸው ወይም ወኪሎቻቸው ካልሆኑ በስተቀር ማንኛውም ሰው በማንኛውም መንገድ ላይ ወይም በማንኛውም መንገድ አጠገብ የመንገድ ምልክት ወይም እንደ መንገድ ምልክት ያለ ወይም የመንገድ ምልክት መስሎ የሚያሳስት ማንኛውንም ምልክት ማቆም ወይም መጠቀም የተከለከለ ነው።

፪/ ማንኛውንም የመንገድ ምልክቶችንና ማመላከቻዎችን ማንሣት፣ ማበላሸት፣

appropriate law.

2/ Notwithstanding the provisions of sub-article 1 of this Article, additional road signs and signals shall be implemented in accordance with the United Nations Road Traffic Agreement Proclamation No. 1260/2021, which Ethiopia has ratified.

3/ The Service shall cause Road Signs and Signals to be installed, renovated, repaired, changed, and removed by the body authorized to install road signs and signals.

19. Prohibition of placing Road Traffic Signs and signals

1/ No person, except those authorized by this Regulation or their representative, may put up, install or mark on a road or in the immediate vicinity of a road any road sign, marking, sign, board or any object similar to a road sign or any object likely to be mistaken for a road sign.

2/ No person may remove, damage, move, change, or deface a road sign and signals in any way.

ከቆመበት ማሳወር፣ መለወጥ ወይም በማንኛውም አኳኋን መልኩን ማጥፋት የተከለከለ ነው።

፳.በመንገዶች ስለመጠቀም

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ መንገድ ባለበት ሥፍራ በመንገዱ ላይ ብቻ ማሸከርከር አለበት።

፪/ ለአንድ ዓይነት ተሽከርካሪ ተብሎ የተዘጋጀ የተለየ ነጠላ መንገድ ሲኖር ማንኛውም የዚህ ዓይነት አሽከርካሪ በዚህ ነጠላ መንገድ ላይ ብቻ ማሸከርከር አለበት። የሌላ ዓይነት ተሽከርካሪ በዚህ ነጠላ መንገድ መተላለፍ አይፈቀድም።

፳፩.ስለ ተከፋፈሉ መንገዶች

፩/ አንድ መንገድ ሥልጣን ባለው አካል አማካኝነት መንገዱ በድንጋይ ምልክት፣ በአትክልት፣ በትራፊክ ደሴት፣ በብረት አጥር ወይም በቀለም ቅብ የተከፋፈለ እንደሆነ እያንዳንዱ የመንገዱ ክፍል ባለአንድ የትራፊክ አቅጣጫ መንገድ ሆኖ ይቆጠራል።

፪/ በማያቋርጥ የቀለም መስመር በተከፈለ መንገድ ላይ የሚጓዝ ተሽከርካሪ የቀኙን ረድፍ ይዞ መሄድ አለበት። የቀለሙ መስመር በሚቆራረጥበት ቦታ ላይ ካልሆነ በቀር ለተሽከርካሪዎች ከቀኝ ወደ ግራ መሻገር የተከለከለ ነው።

20. Use of Roads

1/ Wherever there is a road, a driver of a vehicle shall use only the road for the purpose of travel.

2/ Where a special lane has been provided for certain type of vehicles, a driver of such vehicles shall travel only in that lane, and drivers of vehicles of a different type may not travel in that lane.

21. Divided Roads

1/ Where a road has been divided lengthwise by curbstones, plants, traffic islands, or the like, each half of the road so divided shall be deemed to be one-way traffic.

2/ Where a road has been divided lengthwise by uninterrupted line of paint, all traffic shall move on the right of such line and may not cross it to the left an interrupted line of paint appears at the right of the uninterrupted line.

፳፪. የመንገድ ተጠቃሚዎችን ስለማሰናከል

፩/ ማንኛውም ሰው ሥልጣን ሳይኖረው ወይም ሳይሰፈቅድ ሆነ ብሎ ወይም በቸልተኝነት አንድን መንገድ ተሸከርካሪን እንዳያስተላልፍ የሚያደርግ ወይም የጉዞ ፍጥነትን የሚያስቀንስ ወይም እንደ ልብ ለመንቀሳቀስ የማያስችል ወይም በመንገዱ የሚጠቀሙትን የሚያደናቅፍ ወይም ጉዳት ሊያደርስባቸው የሚችል ወይም ተላላፊዎችን የሚያውክ ወይም ሰዎችንና ተሸከርካሪን በማንኛውም አኳኋን ሊጎዳ የሚችል ማናቸውንም ነገር በመንገድ ላይ ማስቀመጥ፣ መጣል፣ ማኖር፣ ማድረግ፣ ማንቀሳቀስ ወይም መትከል የለበትም።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተውን ነገር የፈጸመ ማንኛውም ሰው ምንም እንኳን ድርጊቱን በፈጸመ ጊዜ ሆነ ብሎ ወይም በቸልተኝነት ባይሆንም የድርጊቱን ውጤት በአወቀ ጊዜ ወዲያው መንገድ ላይ ያስቀመጠውን፣ የጣለውን፣ የኖረውን፣ የደረገውን፣ የንቀሳቀሰውን ወይም የተከለውን ነገር ማንሳት ወይም መመለስ አለበት። ይህን ለማድረግ ባልቻለ ጊዜ ለሌሎች መንገድ ተጠቃሚዎች ማስጠንቀቂያ መስጠት ወይም የማስጠንቀቂያ ምልክት ማኖር አለበት።

22. Obstruction of Road Use

1/ No person may without having the legal authority or permission, whether intentionally or negligently commit any action, which is likely to obstruct, curtail or endanger the general use of a road, to slow down the general permissible speed of a vehicle or to obstruct in any way a free movement of traffic on a road or place or cause to be placed any object on any road which is likely to cause an obstruction, danger or annoyance to other road users or to harm them or their vehicles in any way.

2/ Any person violating the provisions of sub-article (1) of this Article, whether intentional or by negligence, shall immediately remove the objects he put, threw, left or placed on the road; he shall put a clear signal to other road users where he is unable to do so for reasons beyond his ability.

፫/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንጽ (፩) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ አግባብነት ያለው አካል በሕዝብ ማስታወቂያ ወይም የመንገድ ምልክት በማድረግ ተሽከርካሪዎች ሁሉ ወይም የተወሰኑ ተሽከርካሪዎች፣ እግረኞች ወይም እንስሶች የተወሰነ የመንገድ ክፍል እንዳይገቡ ወይም እንዳይወጡ መከላከል ይችላል።

፳፫. መንገዶችን ስለማበላሸት

ማንኛውም ሰው፡-

፩/ ከአሠራሩ፣ ከአያያዙ ወይም ከአቀማመጡ ጉድለት የተነሣ በጎማዎቹ ወይም ጎማዎቹን በሚያሸከረከሩ ክብ ነገሮች፣ ኩሽኔታዎች ወይም በሌላ የአካሉ ክፍል መንገዱን ሊያበላሽ የሚችል ተሽከርካሪን በመንገድ ላይ ማሸከርከር፣ መጎተት ወይም መግፋት የለበትም።

፪/ ዘይት ወይም መንገድን ሊያበላሽ የሚችሉ ማናቸውንም ነገሮች መንገድ ላይ ማፍሰስ የተከለከለ ነው።

፫/ ለተለያዩ ሥራዎች ሲባል መንገድን የሚቆፍር ማንኛውም አካል መንገዱን ከመቆፈሩ በፊት ከመንገዱ አስተዳዳሪ ወይም ሥልጣን ካለው አካል አስቀድሞ የጽሑፍ ፈቃድ ማግኘት እና ሥራው እንዳለቀ ወዲያውኑ መንገዱን በነበረበት ሁኔታ ማስተካከል አለበት።

3/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article, the competent authority may prohibit, through public notice, or by road signs, the entry into, exit, or use of any road or part of any road for all vehicles or any type of vehicles, for pedestrian or animals.

23. Damage to Roads

Any person shall:

1/ Not drive or tow a vehicle on a road its wheels, wheel rims, nearing or any other of its parts cause or are likely to cause any damage to the road by reason of their construction, defective condition or defective mounting;

2/ Not discharge oil or any other substance or thing that can damage the road;

3/ Seek and receive prior permission from the appropriate organ if it is necessary to dig up the road; and repair the road back to its original condition immediately after completing the work;

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) ፈቃድ የተሰጠው አካል በትራፊክ ተቆጣጣሪ በተጠየቀ ጊዜ የጽሑፍ ፈቃዱን የማሳየት ግዴታ አለበት።

፭/ በተሽከርካሪ ወይም በእግረኛ መንገድ ላይ ወይም ፍሳሽ ወደ እግረኛ ወይም ወደ ተሽከርካሪ መንገድ በሚገባበት ስፍራ ላይ ተሽከርካሪውን ማጠብ ወይም ማሳጠብ የለበትም።

፳፬.በመንገድ ላይ ተሽከርካሪዎችን ስለመጠገን

፩/ ማንኛውም ሰው በመንገድ ላይ ተሽከርካሪን መጠገን የለበትም።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ-አንቀጽ (፩) የተደነገገው ቢኖርም የተሽከርካሪውን ጉዞ ያቋረጠው አነስተኛ ብልሽት ከሆነና የጥገና ሥራው በመንገዱ ለሚጠቀሙት ሌሎች ተላላፊዎች እንቅፋት ካልሆነ ተሽከርካሪውን ለማንቀሳቀስ ወይም ካለበት ቦታ ለማንገድ ያህል የሚያስፈልገውን የመጠገን ሥራ የመንገዱን ቀኝ ጠርዝ በመያዝ ለመሥራት ይችላል፤ ይሁን እንጂ ተሽከርካሪው በማናቸውም አኳኋን በመንገድ ላይ ያለማቋረጥ፡-

ሀ) ከከተማ ክልል ውጭ ሲሆን ከሃያ አራት (፳፬) ሰዓት በላይ፤ እና

ለ) በከተማ ክልል ውስጥ ሲሆን ለከፊት ተሽከርካሪ ከሦስት (፫) ሰዓት በላይ

4/ The party granted permission under sub article 3 of this Article is obliged to show the written permission when requested by the traffic controllers.

5/ Not wash or cause washing of vehicle on the pedestrian's road or on vehicle's road; or on a place that may cause liquid to flow into the pedestrian's road or on vehicle's road.

24.Repair of a Vehicle on a Road

1/ No person may repair a vehicle on a road.

2/ Notwithstanding the provisions of sub-article (1) of this Article, in the event of any minor defect which prevents continuation of travel, and if such repairs do not cause any obstruction or inconvenience to other road users, the necessary repairs may be performed on the edge of the road in order to permit the moving of the vehicle. Nevertheless, in no event may any such vehicle stay on the road for a continuous period of:

a) More than twenty four /24/ hours, in the case of roads outside of a municipal area; and

b) In the case of roads within the municipal area a heavy duty vehicle

እና ለቀላልና መለሰተኛ ተሽከርካሪ

ከሁለት (፪) ሰዓት በላይ፤

በመንገድ ላይ በማንኛውም ብልሽት ምክንያት መቆየት የለበትም።

፫/ አንድ ተሽከርካሪ ባለማቋረጥ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) ከተወሰነው ጊዜ በላይ በአንድ ቦታ ላይ ቢቆይ የዚህ ደንብ አንቀጽ ፵፬ ድንጋጌ ተፈጻሚ ይሆናል።

፬/ ማንኛውም ሰው የተጎዳ ወይም የተበላሸ ተሽከርካሪ ከመንገድ ላይ በሚያነግበት ጊዜ በመንገዱ ላይ ከተሽከርካሪው የወዳደቁ ስብርባሪ ነገሮችን ሁሉ ከመንገዱ ላይ አብሮ ማስወገድ አለበት።

፭/ ማንኛውም ተሽከርካሪ በመንገድ ላይ ቢበላሸ አሽከርካሪው ከተሽከርካሪው ፊትና ኋላ ባለው መንገድ ቢያንስ በ፱ ሜትር ርቀት ላይ ለሌላ ትራፊክ በግልጽ በሚታይ መልኩ ባለሦስት ማዕዘን አንጸባራቂ ምልክት ብቻ ማስቀመጥ አለበት።

ክፍል አራት

ስለ ተሽከርካሪ ፍጥነት እና ትራፊክ እንቅስቃሴ

ሥነ-ሥርዓት

ጸጅ.ስለ ተሽከርካሪ የፍጥነት ወሰን

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ በፍጥነት ወሰን ሕግ ውስጥ የተመለከተውን የፍጥነት መጠን አክብሮ ማሽከርከር አለበት።

above three /3/ hours and light and medium vehicles above two /2/ hours; to move or remove the vehicle;

3/ If a vehicle is left on the same spot on a road for continuous period longer than specified under sub-article (2) of this Article, the provisions of Article 44 of this Regulation shall be applicable;

4/ Any person who removes a damaged or broken down vehicle from a road shall also remove from the road all pieces of broken materials.

5/ In case a vehicle encounters damage on a road, the driver of such vehicle shall put a triangular shape reflector on the rear and front side of the damaged vehicle at a distance of 30 meters and in a visible manner.

Part Four

Vehicle Speed Limit and Traffic Rules

25. Vehicle Speed Limit

1/ Any driver of a vehicle shall observe the speed limits provided by Speed Limit Regulation.

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው ፍጥነት ወሰን እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም አሽከርካሪ ግጭትን ሳያስከትል ሊያሸከርክር የሚችልበትን ሁኔታ መኖሩን በሚገባ አመዛዝኖ ካልሆነ በስተቀር በማንኛውም መንገድ ላይ ባለሞተር ተሽከርካሪን በከፍተኛ ፍጥነት ማሸከርክር የለበትም። እነዚህ ሁኔታዎችም በዚህ ብቻ ሳይወሰኑ የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡-

- ሀ) የመንገዱ ንጣፍ ስፋትና ጠቅላላ ሁኔታ፤
- ለ) መንገዱ የሚያልፍበትን የመሬት ሁኔታ እና በዚህ ምክንያት የሚገጥመውን የመንገድ መጠምዘዝና የመንገዱን ስፋት መጠን፤
- ሐ) የዝናብ፣ የጭጋግ፣ የሌሊት ጉዞ ወይም ሌላ የተፈጥሮ ሁኔታ መኖርና ይህ ሁኔታ ዕይታንና ማሸከርክርን እንዴት እንደሚያውክ፤
- መ) በአካባቢው ያለው የነዋሪው ሕዝብ መጠን፤
- ሠ) ያለው ወይም ይኖራል ተብሎ የሚገመተው የትራፊክ ብዛት መጠን፤
- ረ) መዞሪያዎች፣ የተዘጉ መተላለፊያዎች፣ የተሰናከሉ ተሽከርካሪዎች፣ የወደቀ አለት ወይም መተላለፍን የሚያውክ ሌላ መሰናክል መኖሩን፣ እና

2/Without prejudice the provisions of sub-article (1) of this Article, no person may drive any vehicle on a road at a higher speed having regard to the condition of the road, the visibility, the amount of traffic, and his ability to maintain full control over the vehicle at all driving times; these conditions shall also include:

- a) Slope, width and other conditions of the road;
- b) The land topography adjacent to the road, any detour and length;
- c) Rain, fog, evening drive, or other natural conditions which hampers visibility and affects driving accordingly;
- d) Population size around the area;
- e) Actual or anticipated level of traffic;
- f) Roundabouts, closed passage ways, damaged vehicles, rocky stones or any other obstacles that may affect smooth traffic;

ሰ) አሽከርካሪው በማንኛውም ጊዜ ተሽከርካሪውን ሙሉ ለሙሉ እንዳይቆጣጠርና ግጭትና ጉዳት ሊያደርስ በሚችል አኳኋን እንዳይነዳ በሚያውክ ማንኛውም ሁኔታ፡፡

፫/ ማንኛውም ሰው በቴክኖሎጂ ሥርዓት አማካኝነት የሚደረገውን የፍጥነት ወሰን ቁጥጥርን ለማደናቀፍ ወይም ትክክለኛነቱን ለማዛባት የቴክኖሎጂ ሥርዓቱን ማበላሸት ወይም ማናቸውንም የፍጥነት ቁጥጥሩን የሚያዛቡ የኤሌክትሮኒክስ መሣሪያ በተሽከርካሪው ላይ መግጠም የተከለከለ ነው።

፬/ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የመንገድ ምልክቶችን ለመትከል ሥልጣን የተሰጠው አካል በማናቸውም የመንገድ ክፍል ውስጥ ተገቢውን የመንገድ ምልክት በማድረግ በሕግ ከተወሰነው ፍጥነት ልክ ለጊዜው ወይም በቋሚነት ለማሳነስ ይችላል።

፭/ በተሽከርካሪ ላይ የፍጥነት መገደቢያ መሣሪያ ስለሚገጠምበት ሁኔታ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል።

፮/ የመንገድ ምልክቶችን በመትከል በሕግ ከተቀመጠው የፍጥነት ወሰን ባነሰ መጠን ፍጥነትን መወሰን ሥልጣን የተሰጣቸው አካላት ሊከተሉት የሚገባን የአሰራር ስርአት ወይም የውሳኔ ሂደቶችን በተመለከተ አገልግሎቱ አሰራር ያወጣል።

g) Any other condition that may limit the driver's ability to control the vehicle when such obstacles occur.

3/ No driver shall use or install in his vehicle any electronic device that may affect the proper functioning of a digitally regulated speed limit detector devices;

4/ Where necessary, the competent authority may install road signals in any road section putting a reduced speed limit temporarily and permanently from what has been set by speed limit law;

5/ The manner of installing a speed limiter devices on vehicles shall be determined by the directive issued by the Ministry;

6/ The Service may issue guideline to be adhered to by competent organs installing road signals on how to install road signals in limiting permitting speed;

፯/ በማንኛውም ሁኔታ በከተማ ክልል ውስጥ ከፍተኛው የፍጥነት ወሰን ከ፶ ኪ.ሜ በሰአት መብለጥ የለበትም፡፡

፰/ በሕግ ወይም በመንገድ ምልክቶች የተወሰነውን የፍጥነት ወሰን ለማስከበር የትራፊክ ተቆጣጣሪ የሚጠቀማቸውን መሣሪያዎች ስታንዳርድና አጠቃቀም በተመለከተ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል።

፳፮. በዝግታ ስለሚጓዙ ተሽከርካሪዎች

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ ከመስቀለኛ መንገድ፣ ከጉብኝት፣ ከአግረኛ ማቋረጫ፣ ከመታጠፊያ፣ ከጠባብ ድልድይ፣ ከኮረብታ ጫፍ ወይም ቁልቁለት መንገድ ሲቃረብ ወይም በጠባብ ወይም በጠመዝማዛ መንገድ ላይ በሚያሸከርከርበት ጊዜ የዕይታ ሁኔታው በቀነሰበት ወቅት ወይም ግጭትና ጉዳት ሊያስከትል በሚችል በማንኛውም ጊዜ ሁሉ የተሽከርካሪውን ፍጥነት በመቀነስ በዝግታ ማሸከር አለበት።

፪/ ከኋላው ከሚከተሉትና በአጠገቡ ከሚተላለፉት ተሽከርካሪዎች ባነሰ ፍጥነት የሚሄድ ተሽከርካሪ ከቀኝ በኩል የሚገኘውን የመንገዱን ረድፍ ይዞ መሄድ አለበት።

7/ The maximum speed limit in urban municipalities shall not exceed 50 K.M/Hr.

8/ The Ministry may issue directives on the standards of speed limit regulating devices used by traffic controllers;

26. Vehicles moving with slow speed

1/ Any driver of a motor vehicle approaching a road intersection, sloppy road, pedestrian crossings, detours, narrow bridges or hills or driving in a narrow width road or curvy road, or poor visibility, shall slow down the speed of the vehicle.

2/ A driver of a vehicle moving slowly in relation to the traffic subsequent to it and in the same direction shall use the extreme right edge of the road.

፳፯. ተከትሎ እና ተከታትሎ ስለማሽከርከር

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ ሌላ ተሽከርካሪን ተከትሎ ሲያሸከረከር በማናቸውም ጊዜ ያለአንዳች ግጭት ማቆም እንዲችል የራሱንና ከፊቱ የሚሄደውን ተሽከርካሪ ፍጥነት፣ የመንገዱን ሁኔታ፣ ዕይታንና የትራፊኩን ብዛት በማመዛዘን በቂ ርቀት ጠብቆ ማሽከርከር አለበት።

፪/ ቁጥራቸው አራት ወይም ከአራት በላይ ሆነው ከከተማ ክልል ውጭ በአጀብ ተከታትለው ከሚሄዱ ተሽከርካሪዎች መካከል አንዱን የሚያሸከረከር ማንኛውም አሽከርካሪ ሌላው ተሽከርካሪ ያለአንዳች ግጭት ከመካከል ለመግባት በሚያስችለው ርቀት በተሽከርካሪው መካከል ሰፊ ያለ ርቀትን ጠብቆ ማሽከርከር አለበት።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ-አንቀጽ (፪) የተደነገገው አስከሬን አጅበው በሚሄዱ ወይም የፓሊስ ወይም የመከላከያ ሰራዊት በአጀብ ተከታትለው በሚሄዱ ተሽከርካሪዎች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፳፰. ፊት ለፊት ስለመገናኘትና ቀድሞ ስለማለፍ

፩/ በተቃራኒ አቅጣጫ የሚተላለፉ ሁለት ተሽከርካሪዎች ከሚጓዙበት መስመር ላይዛነፉ ያለ አንዳች ግጭት ለመተላለፍ በማያስችላቸው ጠባብ መንገድ ላይ ፊት

27. Driving Behind another Vehicle and Convoys

1/ Every driver driving a vehicle behind another vehicle shall keep sufficient distance from the vehicle in front to enable him stop at any given moment without any accident, taking into consideration the speed of both vehicles, conditions of the road, visibility and the amount of traffic.

2/A person driving a vehicle in a convoy composed of four or more vehicles, outside of a municipal area, shall keep a sufficient distance between his vehicle and the vehicle in front of his as to permit any other vehicle to enter into that space without any accident.

3/ The provisions of sub-article (2) of this Article shall not be applicable to vehicles escorted by funerals, or Police or Defense force.

28. Meeting and Overtaking

1/ When two vehicles travelling in opposite direction meet on a road which is not wide enough to permit the safe passage of both without swerving from their line

ለፊት የተገናኙ እንደሆነ ፍጥነታቸውን ቀንሰው በተቻለ መጠን የመንገዱን ቀኝ ጠርዝ ይዘው መተላለፍ አለባቸው።

፪/ ማንኛውም አሽከርካሪ በማንኛውም ጊዜ ለአውቶብስ ቅድሚያ መስጠት አለበት።

፫/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፪ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ተሽከርካሪዎች በአቀበት ወይም በቁልቁለት ላይ ሲገናኙ ቁልቁል የሚሄደው አሽከርካሪ ወደ አቀበት ለሚወጣው አሽከርካሪ የማለፍ ቅድሚያ መስጠት አለበት።

፬/ ማንኛውም አሽከርካሪ በተመሳሳይ አቅጣጫ ከፊቱ የሚጓዘውን ሌላውን ተሽከርካሪ ቀድሞ ለማለፍ ሲፈልግ በሚታለፈው ተሽከርካሪ በግራው በኩል ብቻ ማለፍ አለበት።

፭/ ማንኛውም አሽከርካሪ ከፊት ለፊቱ በተመሳሳይ አቅጣጫ እየተጓዘ ያለን ተሽከርካሪ ለመቅደም ከፈለገ በቅድሚያ ከፊት ለፊቱ በተቃራኒ አቅጣጫ ለሚመጣ ተሽከርካሪ ወይም ለሚቀድመው ተሽከርካሪ ግጭት ወይም እንቅፋት ሳያስከትል መቅደም እንዲያስችለው ተገቢውን ምልክት መስጠትና በሚቀድመው መንገድ ላይ በርቀት ከፊት ለፊት የሚመጣ ተላላፊ ተሽከርካሪ አለመኖሩን ሳያረጋግጥ ቀድሞ ማለፍ የለበትም።

of travel, both drivers shall slow down their speed and pass as far as possible on the right edge of the road.

2/ Any driver shall give priority to bus at any time.

3/ Without prejudice to the provision of sub article 2 of this Article, a driver of a vehicle descending a hill, shall cede priority to the ascending vehicle.

4/ Any driver of a motor vehicle shall overtake another vehicle only on the left side of the vehicle being overtaken.

5/ No driver of a motor vehicle may overtake another vehicle travelling in the same direction unless the overtaking lane is clear from incoming traffic for a sufficient distance to allow the overtaking vehicle to complete his overtaking, and such overtaking vehicle shall give visible signal to the vehicle being overtaken.

፮/ ማንኛውም አሽከርካሪ፡-

ሀ) አርቆ ወይም አሻግሮ ለማየት ባልቻለበት ጊዜ፤

ለ) ከኮረብታ ጫፍ፣ ከቁልቁለት፣ ከድልድይ፣ ተነጥሎ ከተሰራ መሸለኪያ ወይም ከጎባጣ መንገድ ለመድረስ በተቃረበ ጊዜ፤ ወይም

ሐ) ከመስቀስኛ ወይም ከሐዲድ መንገድ በ፶/ገምሳ/ ሜትር ርቀት ውስጥ ሌላውን ተሽከርካሪ መቅደም አይፈቀድለትም፡፡

፯/በሌላ ተሽከርካሪ የሚቀደም አሽከርካሪ ከመንገዱ ወደ ቀኝ በመጠጋት የሚቀድመው ተሽከርካሪ ጨርሶ አልፎት ከመሄዱና ግጭት በማያስከትል ርቀት ከመንገዱ ወደ ቀኝ ጥግ ከመመለሱ በፊት የጉዞውን ፍጥነት መጨመር የለበትም፡፡

፳፱.አቅጣጫን ስለመለወጥ

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ፡-

ሀ) አርቆ ወይም አሻግሮ ለማየት ባልቻለበት ጊዜ፤

ለ) ከኮረብታ ጫፍ፣ ከቁልቁለት፣ ከድልድይ፣ ተነጥሎ ከተሠራ መሸለኪያ ወይም ከጎባጣ መንገድ ሲደርስ፤

6/ A driver of a motor vehicle may not overtake another vehicle:

a) When visibility is poor or obstructed;

b) When approaching the top of a hill, incline a bridge, passing through a tunnel or a curve on a road;

c) Within fifty /50/ meters of approaching an intersection or a railway level crossing;

7/ A driver of a vehicle being overtaken by another vehicle shall to right of the road, where it is free or keep its own lane, and may not increase its speed above the overtaking vehicle until the overtaking vehicle completely overtakes, and has turned right as to take the original lane at a safe distance ahead of the vehicle overtaken.

29.Change of Direction

1/ A driver of a motor vehicle shall not turn to the left of a road:

a) When visibility is poor or obstructed;

b) When approaching the top of a hill, incline a bridge, passing through a tunnel or a curve on a road;

መንገድ-ስጥ ገብቶ እንዲያሸከረከር አይፈቀድለትም።

፱. ስለ መጠምዘዝና ወደ ኋላ ስለማሸከርከር

፩/ ማንኛውም አሸከርካሪ በሌላ ተላላፊና ተከትለውት በሚመጡ ተሸከርካሪዎች ላይ ግጭት የማያስከትል መሆኑን ሳያረጋግጥ አቅጣጫውን ወደ ሌላ መንገድ መጠምዘዝ ወይም መለወጥ ወይም የቆመ ተሸከርካሪውን ሲያስነሳ የነበረበትን አቅጣጫ መለወጥ የለበትም።

፪/ ወደ ቀኝ ለመጠምዘዝ የሚፈልግ አሸከርካሪ በቀኝ በኩል የሚጓዝ ሌላ ተሸከርካሪ አለመኖሩን አረጋግጦና በተቻለ መጠን የመንገዱን ቀኝ ተጠግቶ መጠምዘዝ አለበት።

፫/ ወደ ግራ የሚጠመዘዝ ማንኛውም አሸከርካሪ ፲፮ ሜትር ርቀት በፊት ራሱን በማዘጋጀት፡-

ሀ) ከባለሁለት አቅጣጫ መንገድ ወደ ባለሁለት አቅጣጫ መንገድ ለመጠምዘዝ የመስቀለኛ መሐል አካፋዩን መስመር ወደ ግራ በመተው መስቀለኛ መንገድ መግባትና ወደ ግራ በሚጠመዘዝበት አቅጣጫ ባለው መንገድ ያለውን የመሐል አካፋይ መስመር ወደ ግራ በመተው መስቀለኛውን መንገድ መውጣት፤

30. Maneuvering and Reversing

- 1/ A driver of a motor vehicle may not turn into another road or change the direction in which he is travelling or the direction of his stationary vehicle when starting to move without making sure that it may not cause danger to incoming or following traffic.
- 2/ A driver of a motor vehicle intending to turn to right shall do so only when no vehicle is travelling on his right a form a position as near as possible to the right side of the road.
- 3/ A driver of a motor vehicle intending to turn left shall, fifteen /15/ meters ahead:
 - a) Turning to the left from a two way highway onto another two way highway, drive the vehicle to the right side and as closely as practicable to center line of the highway, turn the vehicle to the left at intersection and leave the intersection on completing the turn by driving the vehicle to the right side of and as closely as practicable to the center line of the highway then entered;

ለ) ከባለሁለት አቅጣጫ መንገድ ወደ ባለአንድ አቅጣጫ መንገድ ለመጠምዘዝ የመሐል አካፋዩን መስመር ወደ ግራ በመተው መስቀለኛ መንገድ መግባትና ወደ ግራ በሚጠመዘዝበት አቅጣጫ ያለውን ባለአንድ አቅጣጫ መንገድ የግራ ጠርዝ ይዞ ከመስቀለኛው መንገድ መውጣት፤

ሐ) ከባለአንድ አቅጣጫ መንገድ ወደ ባለሁለት አቅጣጫ መንገድ ለመጠምዘዝ የባለአንድ አቅጣጫ መንገድ የግራ ጠርዝ በመያዝ ወደ ግራ በሚጠመዘዝበት አቅጣጫ ያለውን ባለሁለት አቅጣጫ መንገድ የመሐል አካፋይ መስመር ወደ ግራ በመተው መስቀለኛውን መንገድ መውጣት፤

መ) ከባለአንድ አቅጣጫ መንገድ ወደ ሌላ ባለአንድ አቅጣጫ መንገድ ለመጠምዘዝ የባለአንድ አቅጣጫ መንገድ የግራ ጠርዝ በመያዝ ወደ ግራ በሚጠመዘዝበት አቅጣጫ ያለውን ባለአንድ አቅጣጫ መንገድ የግራ ጠርዝ ይዞ ከመስቀለኛ መንገድ መውጣት፤

b) Turning to the left from a two way highway onto a one way highway, drive the vehicle to the right side and as closely as practicable to center line of the highway where it enters the intersection, turn the vehicle to the left at the intersection and leave the intersection on completing the turn by driving the vehicle to the side the one way highway entered;

c) Turning to the right from a one way highway onto a two way highway, drive the vehicle as closely as practicable to left side of one way highway where it enters the intersection, turn the vehicle to the left at the intersection and leave the intersection on completing the turn by driving the vehicle to the right side of and as practicable to the center line of the two way highway entered;

d) Turning to the left from a one way highway onto another one way highway, drive the vehicle as closely practicable to left side of the one way highway where it enters the intersection, turn the vehicle to the left at intersection and leave the intersection on completing the turn by driving the

ሠ) የመስቀለኛ መንገድን አቋርጦ ወደግራ የሚታጠፍ አሽከርካሪ በዚህ ንዑስ-አንቀጽ ከፊደል ተራ (ሀ) እስከ (መ) በተመለከተው አኳኝን መጠምዘዝ አለበት።

፬) ማንኛውም አሽከርካሪ ወደኋላ ማሽከርከር የግድ አስፈላጊ ከሆነበት ግጭት እንዳይደርስ ተገቢውን ጥንቃቄ አድርጎ በማንኛውም መንገድ ላይ አስፈላጊ በሆነ መጠን ወደኋላ ማሽከርከር ይችላል።

፭) በድልድይ ላይ ወይም በመሻለኪያ ውስጥ ወደኋላ ማሽከርከር ፈጽሞ የተከለከለ ነው።

፴፩. የባቡር ሐዲድ ማቋረጥ

፩) ማንኛውም አሽከርካሪ በሐዲድ ማቋረጫ ሲደርስ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለማቆም እንዲችል ተሽከርካሪውን በዝግታ መንዳትና አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት።

፪) ማንኛውም አሽከርካሪ፡-

ሀ) ከባቡር ሐዲድ ማቋረጫ ሲደርስ ባቡር የተቃረበ መሆኑን ለማስጠንቀቅ በጥበቃ ክፍል ወይም በመካኒካል ወይም በኤሌትሪክ ኃይል ምልክት በሚሰጥበት ጊዜ፤

ለ) በባቡር ማቋረጫው ላይ ያለው በር

vehicle to the left side of the one way highway then entered;

e) Approaching on the intersection and who is intending to turn to the left shall drive the vehicle into the position required by this sub-article from paragraph (a) to (d);

4/ Any driver may reverse on any road, taking due care to avoid a collision where reversing is necessary.

5/ Reverse driving on a bridge or in a tunnels is absolutely prohibited under any conditions.

31. Level Crossing

1/ When approaching a level crossing, any driver shall slow down the speed of his vehicle as to be able to stop and take precaution on the level crossing and give priority to the rail locomotive, should a locomotive be approaching on the rail line;

2/ Any driver:

a) When approaching a level crossing or while a signal or a sign warning of an approaching train is being given either by a guard, or by siren, a mechanical or electrical signal; or

b) While the level crossing line gates are

በሚከፈትበት ወይም በሚዘጋበት ጊዜ ወይም

ሐ) በመምጣት ላይ ያለ ባቡር በሚታይበት፣ ድምፅ በሚያሰማበት ወይም በማናቸውም አኳኋን መቃረቡ በሚታወቅበት ጊዜ፣

ከሚቀርበው ሐዲድ ፮ ሜትር በማያንስ ርቀት ተሽከርካሪውን አቁሞ የሐዲድ በሮች እስከሚከፈቱ ወይም በር የሌለ እንደሆነ ባቡሩ ማቋረጫውን ጨርሶ እስከሚያልፍ ድረስ ጉዞውን መቀጠል የለበትም።

፫/ ማንኛውም ሰው በሐዲድ ማቋረጫ ላይ ያለው በር በመዘጋት ወይም በመከፈት ላይ ሳለ ወይም ከተዘጋ በኋላ በቡር ላይ ወይም በሥሩ ወይም በሩን ዞር እንዲያልፍ አይፈቀድለትም።

፬/ አደገኛ እቃዎችን የጫነ ተሽከርካሪ ወይም አውቶቡስ ወይም ከስምንት መንገደኞች በላይ የጫነ ተሽከርካሪ ከባቡር ሐዲድ ማቋረጫ ሲቃረብ የሀዲዱ በሮች ክፍት ቢሆኑም ወይም ወደ ማቋረጫው የተቃረበ ባቡር ባይኖርም አሽከርካሪው ከሚቀርበው ሐዲድ ፮ ሜትር በማያንስ ርቀት ተሽከርካሪውን አቁሞ መጭው ባቡር አለመቃረቡንና የሚያስጠነቅቅ ምልክት አለመሰጠቱን ለማረጋገጥ የሐዲዱን ግራና ቀኝ አቅጣጫ ከተመለከተና ካዳመጠ በኋላ ግጭት የማያስከትል መሆኑን አረጋግጦ ጉዞውን መቀጠል አለበት።

፴፪. ምልክት ስለመስጠት

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ ከመጠምዘቱ፣ አቅጣጫ

being lowered or lifted; or

c) While an approaching train can be seen, heard or noticed in any other way;

shall stop his vehicle at a distance of not less than six /6/ meters from the nearest level crossing; and may not proceed until the rail crossing gates are opened, or if no gates are installed until the train has fully passed;

3/ No person may pass over, under, through or around a level crossing while it is being lowered, lifted or closed or where a train is approaching;

4/ A driver of a vehicle carrying explosives, inflammable materials, or a motor omnibus or a vehicle carrying more than eight /8/ passengers shall, when approaching a level crossing, stop his vehicle at a distance of not less than six /6/ meters from the nearest level crossing line, and shall watch and listen in both directions of the railway line in order to ensure that no train is approaching and that no warning signal is being given, and shall proceed only after having made certain that he can do so without any danger.

32. Giving Signals

1/ A driver of a motor vehicle shall give

ከመለወጡ፣ፍጥነት ከመቀነሱ ወይም

ከማቆሙ አስቀድሞ በከተማ ክልል ውስጥ ከሆነ ፳፭ ሜትር እና ከከተማ ክልል ውጭ ከሆነ ደግሞ ፶ ሜትር ርቀት ላይ ለሌሎች የመንገድ ተጠቃሚዎች ጉልህ ሆኖ ሊታይ የሚችል የማስጠንቀቂያ ምልክት መስጠት አለበት።

፪/በዚህ አንቀጽ ንዑስ-አንቀጽ (፩) መሰረት የሚሰጠው የማስጠንቀቂያ ምልክት በመካኒክ ወይም በኤሌክትሪክ ኃይል በሚንቀሳቀስ መሣሪያ መሆን አለበት። በመካኒካል ወይም በኤሌክትሪክ መሣሪያ ማስጠንቀቂያ ምልክት ሲሰጥ፡-

ሀ)ወደቀኝ ለመጠምዘዝ ወይም አቅጣጫ ለመለወጥ አሽከርካሪው በተሽከርካሪው ቀኝ ብርሃን ያለው ቀስት ወይም አመልካች ያሳያል ወይም ከተሽከርካሪው ኋላ ቀኝ ብልጭ ድርግም የሚል ቀይ ወይም ቢጫ መብራትና በተሽከርካሪው ግንባር ብልጭ ድርግም የሚል ነጭ ወይም ቢጫ መብራት፤

ለ)ወደ ግራ ለመጠምዘዝ ወይም አቅጣጫ ለመለወጥ አሽከርካሪው በተሽከርካሪው ግራ ብርሃን ያለው ቀስት ወይም አመልካች ወይም ከተሽከርካሪው ኋላ ግራ ብልጭ ድርግም የሚል ቀይ ወይም ቢጫ መብራትና በተሽከርካሪው ግንባር ግራ ብልጭ ድርግም የሚል ነጭ ወይም ቢጫ መብራት፤

ሐ)የተሽከርካሪውን ፍጥነት ለመቀነስ ወይም

appropriate signals for other road users before turning, changing directions, slowing or stopping in a clearly visible manner twenty five /25/ meters ahead where it is in municipality areas and fifty /50/ meters ahead in other areas;

2/ Warning signals given pursuant to sub-article (1) of this Article shall be given by mechanical or electrical appliances; signals given by mechanical or electrical appliances:

a) Turn or change of direction to the right, by showing an illuminated arrow or indicator light on the right side of the vehicle, or by showing an intermittent red or amber light on the right rear and an intermittent white or amber light on the right front of the vehicle;

b) Turn or change of direction to the left, by showing an illuminated arrow or indicator light on the left side of the vehicle, or by showing an intermittent red or amber light on the left rear and an intermittent white or amber light on the left front of the vehicle;

c) Slowing down and stopping; by

ለማቆም አሽከርካሪው ከተሽከርካሪው ኋላ ካሉት መብራቶች ቢያንስ አንዱን ቀይ መብራት

ማሳየት አለበት።

፫/የመካኒክ ወይም የኤሌክትሪክ መሣሪያው የተበላሽ ወይም በመካኒክ ጉድለት ምክንያት ለመሥራት ባልቻለበት ጊዜ አሽከርካሪው የማስጠንቀቂያ ምልክት በእጅ መስጠት አለበት። በእጅ የማስጠንቀቂያ ምልክት ሲሰጥ፡-

ሀ)ወደ ቀኝ ለመጠምዘዝ ወይም አቅጣጫ ለመለወጥ በፈለገ ጊዜ አሽከርካሪው የግራ ክንዱን ከግራ ወደ ቀኝ በማዞር፤

ለ)ወደ ግራ ለመጠምዘዝ በፈለገ ጊዜ አሽከርካሪው የግራ ክንዱን ወደውጭ አግድሞሽ በመዘርጋት መዳፋን ወደታች በማድረግ፤

ሐ)በዝግታ ለመንዳት ወይም ለማቆም በሚፈልግበት ጊዜ አሽከርካሪው የግራ ክንዱን ከፍና ዝቅ እያደረገ መዳፋን ወደታች በማድረግ፤

ማሳየት አለበት።

፬/ የመካኒክ ወይም የኤሌክትሪክ መሣሪያው በሚገባ መሥራቱን መቆጣጠር የአሽከርካሪው ኃላፊነት ሲሆን በዚህ መሣሪያ የመካኒክ ጉድለት አሽከርካሪው ተገቢውን የማስጠንቀቂያ ምልክት ባለመስጠቱ ለሚያደርሰው ጥፋት ተጠያቂ ነው።

፭/ በዚህ አንቀጽ ንፁስ አንቀጽ (፫) እና (፬) እንደተደነገገው ከፊት ለፊት በሚሔድ

showing at least one red light, other than the normal taillight, on the rear of the vehicle;

3/ In the event of failure of the mechanical or electronic signal appliances, the driver shall give warning signals by hands; when signals are given by hands:

a) Turn or change of direction to the right, by a clockwise turning movement of the left hand arm;

b) Turn or change of direction to the left, by stretching out the left arm horizontally with the open palm downwards;

c) Slowing down or stopping, by an up-and-down movement of the out stretched left arm with the open palm downwards;

4/ It shall be the responsibility of the driver to make sure that mechanical and electronic based signals appliances of the vehicle are working properly, and he shall be accountable in case the failure of such signal entails damage;

5/ A driver of a motor vehicle for whom signal has been given pursuant to sub-

አሽከርካሪ ምልክት የተሰጠው ማንኛውም አሽከርካሪ የተሽከርካሪውን ፍጥነት መቀነስ ወይም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ማቆምና ምልክት ሰጪው አሽከርካሪ ያለአንዳች እንቅፋት ለመጠምዘዝ፣ አቅጣጫውን ለመለወጥ፣ ፍጥነትን ለመቀነስ ወይም ተሽከርካሪውን ለማቆም እንዲችል አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ መፈጸም አለበት።

፴፫. መስቀለኛ መንገድ ስለመድረስና ስለመግባት

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ መስቀለኛ መንገድ በደረሰ ጊዜ መስቀለኛውን መንገድ ለማለፍ አስቀድሞ መስቀለኛው መንገድ ውስጥ ለገባ ተሽከርካሪ ቅድሚያ መስጠት አለበት።

፪/ ከተለያዩ አቅጣጫ ሁለት ወይም ከሁለት የሚበዙ ተሽከርካሪዎች በአንድ ጊዜ መስቀለኛ መንገድ የደረሱ እንደሆነ ማንኛውም አሽከርካሪ ከቀኝ በኩል ለተቃረኑ ተሽከርካሪ ቅድሚያ መስጠት አለበት።

፫/ በአንድ መስቀለኛ መንገድ ላይ የትራፊክ ክብ ተሠርቶ እንደሆነ ወደ ክቡ የተቃረኑ ተሽከርካሪ አስቀድሞ ክቡን በመዞር ላይ ላሉት ተሽከርካሪዎች ሁሉ ቅድሚያ መስጠት አለበት።

፴፬. ከመስቀለኛ መንገድ ወደ ግራ ስለመጠምዘዝ

ማንኛውም አሽከርካሪ መስቀኛ መንገድ ውስጥ ከገባ በኋላ ወደ ግራ ለመጠምዘዝ ቢፈልግ ግጭት እንዳያስከትል በቂ በሆነ ርቀት ላይ አቁሞ ከፊት ለፊቱ ለተቃረኑ ተሽከርካሪ

article (3) and (4) of this Article, shall slow down the speed of his vehicle and shall stop where appropriate; and shall take every precaution in order to permit the signaling driver to turn or change direction, to slow down or stop as the case may be;

33. Approaching and entering an Intersection

- 1/ A driver of a motor vehicle approaching an intersection shall give way /priority/ to any vehicle that has already entered the intersection;
- 2/ Where two or more vehicles are approaching the intersection from different directions at the same time, the driver of the motor vehicle shall give way /priority/ to the vehicle approaching from his right side;
- 3/ Where a traffic circle is built at an intersection, a driver of a motor vehicle approaching the traffic circle shall give way /priority/ to the vehicle already circling the traffic circle;

34. Turning Left at an Intersection

1/A driver of a motor vehicle who entered an intersection shall give way /priority/ to a vehicle approaching the intersection from opposite direction by slowing down or

ቅድሚያ መስጠት አለበት።

፴፭. ቅድሚያ ወደሚሰጥበት መንገድ ስለመግባት

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ ቅድሚያ የሚሰጥበት መንገድ ጋር ከተያያዘ መስቀለኛ መንገድ በተቃረኑ ጊዜ የማለፍ ቅድሚያ ምልክት ከተደረገበት መንገድ ማንኛውም አቅጣጫ ወደ መስቀለኛ መንገድ ለተቃረኑ ተሽከርካሪ ቅድሚያ መስጠት አለበት።

፪/ ማንኛውም አሽከርካሪ ከፊት ለፊቱ ቁም የሚል ምልክት ከተደረገበት መስቀለኛ መንገድ በደረሰ ጊዜ ተሽከርካሪውን በመቆሚያው መስመር ወይም በእግረኞች ማቋረጫ አጠገብ ወይም አቋራጭን መንገድ አሻግሮ ለማየት በሚያስችለው ቅርብ ቦታ ላይ አቁሞ ከአቋራጭ መንገድ ለተቃረኑው ማንኛውም ተሽከርካሪ ቅድሚያ መስጠት አለበት።

፫/ ማንኛውም አሽከርካሪ ባለአራት ጎን ቢጫ የትራፊክ መስመር በተቀባ መስቀለኛ መንገድ ላይ በተቃረኑ ጊዜ ወደተቀባው የትራፊክ መስመር ቀድሞ ለገባው አሽከርካሪ ቅድሚያ መስጠት አለበት።

፴፮. ወደ ዋና መንገድ ስለመግባት

ማንኛውም አሽከርካሪ ከግል መንገድ፣ ከአጥር ግቢ፣ ከቤት መውጫ ወይም ከሌላ መንገድ ወጥቶ ወደ ዋና መንገድ ለመግባት

stopping his vehicle at a distance sufficient enough as not to cause accident or obstruct traffic;

35. Entering into a Priority Road

1/ A driver of a motor vehicle approaching an intersection with another road which has been marked by a road sign as a priority road sign, shall give way /priority/ to a vehicle on the priority road approaching the intersection from either direction;

2/ A driver of a motor vehicle approaching an intersection in front of which a stop sign has been installed shall stop the vehicle at the stopping line or at the pedestrian crossing or at the nearest point giving him a full view of the crossing road, and shall give way to the vehicle approaching on the road;

3/ A driver approaching an intersection parked with a yellow rectangular color, shall give way to the vehicle which has already entered the intersection so marked;

36. Entering a Main Road

A driver of a motor vehicle entering into any main road from a private road, alley, building exist, or plot shall, before crossing

በፈለገ ጊዜ የእግረኞችን መሐጃ ወይም የመንገዱን ጠርዝ ከመሻገሩ በፊት ለእግረኞችና በዋናው መንገድ ለማለፍ ለተቃረቡት ተሽከርካሪዎች ሁሉ ቅድሚያ መስጠት አለበት።

the footway or edge of the road, give way to pedestrian and vehicle approaching on the road;

፴፯. ከእግረኞች ማቋረጫ መንገድ ላይ ስለመቃረብ

37. Approaching a Pedestrian Crossing

ማንኛውም አሽከርካሪ ከእግረኞች ማቋረጫ መንገድ ላይ ወይም የእግረኛ መንገድ በሌለበት ተሽከርካሪው በሚሔድበት አቅጣጫ ለትራፊክ የተመደበ የመንገድ ክፍል በተቃረበ ጊዜ የተሽከርካሪውን ፍጥነት መቀነስና እግረኞች ካሉ መንገዱን ጨርሰው እስኪሻገሩ ድረስ ተሽከርካሪውን ማቆም አለበት።

A driver of a motor vehicle approaching a pedestrian crossing or where there is no pedestrian crossing, part of the road intended for traffic in the direction in which said traffic is travelling, shall slow his speed, and, if pedestrians are crossing the road at the moment, shall stop and permit them to cross the road.

፴፰. ስለአደጋ ጊዜ አገልግሎት ተሽከርካሪዎች

38. Emergency Service Vehicles

፩/ የአደጋ ጊዜ አገልግሎት ተሽከርካሪ በተቃረበ ጊዜ ከፊት ለፊት መንገድ ላይ የሚገኙ የመንገድ ተጠቃሚዎች ሁሉ የሚከተለውን መፈጸም አለባቸው፡-

1/ When an emergency vehicle is approaching, all road users in front of which the emergency vehicle is approaching shall act as follows:

ሀ) አሽከርካሪዎች ተሽከርካሪዎቻቸውን

በፍጥነት ከመንገዱ ወደ ቀኝ ጠርዝ መንዳትና ግጭት በማያደርስ ርቀት ላይ የአደጋ ጊዜ አገልግሎት ተሽከርካሪው እስኪያልፍ ድረስ ማቆም፤

a) Drivers of motor vehicles shall immediately drive their vehicles to the right edge of the road where no accident may occur and may not proceed until the emergency vehicle has passed;

ለ) በመንገዱ ላይ የሚገኙ እግረኞች ወይም

እንስሳትን የሚጠብቁ ወይም የሚነዱ ሁሉ እግረኞችም እንዲሁም እንስሳትን

b) Pedestrians or herders of animals flocks on the road shall leave the road immediately ;

የሚነዱት እንስሳትን ይዘው መንገዱን በፍጥነት መልቀቅ፡

፪/ ተሽከርካሪው የአደጋ ጊዜ አገልግሎት ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም አሽከርካሪ ወይም ተሳፋሪው ከተሽከርካሪው አካል ላይ ቀይ ወይም ሰማያዊ ብርሃን እንዲያሳይ ወይም በፉጨትም ሆነ ወይም በደወል የማስጠንቀቂያ ምልክት እንዲሰጥ አይፈቀድለትም።

፴፱. ስለአደጋ ጊዜ አገልግሎት ተሽከርካሪዎች

ልዩ ሁኔታ

፩/ ማንኛውም የአደጋ ጊዜ አገልግሎት አሽከርካሪ ተግባሩን በሚያከናውንበት ጊዜ በተቻለ ሁኔታ ተግባሩን በሚፈልገው መጠን፡-

ሀ) በዚህ ደንብ ወይም በሌላ ሕግ የተደነገገውን ግዴታ ሳይጠብቅ ተሽከርካሪውን ለማቆም፡

ለ) ግጭት እንዳይደርስ በሚበቃ አኳኋን የተሽከርካሪውን ፍጥነት ቀንሶ ቁም በሚል ምልክት ላይ ሳይቆም ለማለፍ፡

ሐ) ከተወሰነው ፍጥነት በላይ ለመንዳት፡ እና

መ) ተግባሩን ለመፈጸም በሚያስፈልገው መጠን ስለትራፊክ የወጡትን ድንጋጌዎችና የመንገድ ምልክቶች ሳይመለከት በፈቀደው አቅጣጫ ለመጠምዘዝ

ተፈቅዶለታል።

2/ No driver or passenger in any vehicle may a red or blue light over the top of the vehicle or may give any warning signal with siren or bell;

39. Exceptions to Emergency service Vehicles

1/ A driver of an emergency vehicle while on duty and in so far as the performance of his duty requires is allowed;

a) To stop when the same is otherwise prohibited by this Regulation or any other laws;

b) To proceed through a stop sign without stopping, but only after having slowed his speed sufficiently as to ensure safe passage;

c) To exceed the speed limit; and

d) To disregard provisions and road signs regulating directions of traffic and turnings;

፪/ ማንኛውም የአደጋ ጊዜ አገልግሎት አሽከርካሪ ከተፈቀደለት ተግባር ውጭ ለሆኑ ለሌሎች ጉዳዮች ተሽከርካሪውን መጠቀም የተከለከለ ነው።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የአደጋ ጊዜ አገልግሎት አሽከርካሪ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፳ ንዑስ አንቀጽ ፩ እና ንዑስ አንቀጽ ፪ የተደነገገውን ግዴታ ማክበር አለበት።

፬/ ቀድሞ የሚሔደው የአደጋ ጊዜ አገልግሎት ተሽከርካሪ በሚፈጽመው ተግባር ተካፋይ ለመሆን የሚከተል የሌላ የአደጋ ጊዜ አገልግሎት አሽከርካሪ ካልሆነ በቀር ማንኛውም አሽከርካሪ ፫ ሜትር ባነሰ ርቀት የአደጋ ጊዜ አገልግሎት ተሽከርካሪን ከኋላ ተጠግቶ ማሽከርከር የለበትም።

ክፍል አምስት

ተሽከርካሪን ስለማቆም

፵. ስለማሰናከል

የዚህ ደንብ አንቀጽ ፳፬ ንዑስ አንቀጽ ፪ እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም አሽከርካሪ ሌላውን ተላላፊ በሚያሰናክል ወይም በሚከለክል ወይም ሌሎች የመንገድ ተጠቃሚዎች የመንገዱን ምልክት በግልጽና በነፃነት ለማየት በማያስችላቸው ሁኔታ ተሽከርካሪን ለጊዜው ወይም ለረጅም ጊዜ ማቆም የለበትም።

2/ Any driver of an emergency vehicle may not utilize such vehicle other than the purpose it is designated for;

3/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article, any driver of an emergency vehicle shall comply with the provisions of Article 8 sub-article (1) and (2) of this Regulation;

4/ No person may drive a vehicle at a distance of one hundred /100/ meters behind an emergency vehicle unless the person is the driver of another emergency vehicle pursuing to perform same duties as the first emergency vehicle;

Part Five

Parking of Vehicles

40.Obstruction of Traffic

Without prejudice to the provision of sub article (2) of Article 24 of this regulation A driver of a motor vehicle may not stop or park his vehicle in a manner likely to obstruct or hinder traffic or prevent a road sign from being visible to other road users;

ግፅ ተሽከርካሪ እንዳይቆም ስለሚከለክልበት ሁኔታ

የዚህ ደንብ አንቀጽ ፳፬ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም አሽከርካሪ :-

፩/ ከከተማ ክልል ውጭ በሆነ በማንኛውም መንገድ ላይ ለተሽከርካሪው ማቆሚያ ቦታ ከሌለ በስተቀር ከተሽከርካሪው ቢወርድም ላይወርድም ትራፊክ በብዛት በሚተላለፍበት፤

፪/ የመንገዱ ስፋት ፲፪ ሜትር በላይ ካልሆነ በስተቀር ተሽከርካሪውን ከሌላ ተሽከርካሪ ተቃራኒ አንጻር፤

፫/ በዚያው መንገድ የሚነዳ ሌላ ተሽከርካሪ ከሁለቱም አቅጣጫ ፶ ሜትር ርቀት ላይ ለማየት በማይቻልበት ሁኔታ፤ በመንገድ ላይ ለጊዜው ወይም ለረጅም ጊዜ ተሽከርካሪውን ማቆም የለበትም።

ግፅ ተሽከርካሪን ለጊዜው ወይም ለረጅም ጊዜ ማቆም የተከለከለባቸው ሥፍራዎች

ማንኛውም አሽከርካሪ ከሌላ ትራፊክ ጋር እንዳይጋጭ ለመከላከል ወይም ማናቸውንም ሌላ ሕግ ለመፈጸም ካልሆነ በስተቀር፡-

፩/ መንገዱ ባለአንድ አቅጣጫ ሆኖ አግባብነት ያለው አካል ካልፈቀደ በስተቀር በማናቸውም መንገድ በስተግራ፤

41. Prohibition of Parking

Without prejudice to the provision of Article 24 of this regulation, a driver of a vehicle may not stop or park or leave his vehicle standing:

1/ On any road other than a municipal road on the part of the road which has high amount of traffic, unless no other part of the road is available for that purpose;

2/ On a road opposite to another vehicles unless the width of the road is more than 12 meters;

3/ On a road in such a condition that is not visible to a driver of another vehicle driving on the same road from a distance of 50 meters from either direction.

42. Places where Parking, Standing or Stopping are Forbidden

A driver of a vehicle may not stop, stand or park a vehicle in any of the following places, unless necessary for avoiding immediate collision with other traffic or in compliance with any other law:

1/ On the left of any road except a one way street permitted by appropriate body;

- ፪/ በእግረኛ መሄጃ ላይ፤
- ፫/ በመስቀለኛ መንገድ ውስጥ ወይም ከመስቀለኛ መንገድ ፲፪ ሜትር ውስጥ፤
- ፬/ በግል መንገድ፣ ተሽከርካሪዎች በሚተላለፉበት የቤት መውጫ ወይም መግቢያ ወይም የመንገዱ ስፋት ከ፲፪ ሜትር ያነሰ ሆኖ ሲገኝ፤
- ፭/ የጎርፍ ማስተላለፊያ ፉካ ካለበት ፭ ሜትር ውስጥ፤
- ፮/ በእግረኛ ማቋረጫ ላይ ወይም ከእግረኛ ማቋረጫ ፲፪ ሜትር ውስጥ፤
- ፯/ ቁም የሚል ምልክት ወይም የመንገድ ምልክት ካለበት ሥፍራ ፲፪ ሜትር ውስጥ፤
- ፰/ በባቡር ሀዲድ ማቋረጫ ከሚቀርበው ሐዲድ ፲፪ ሜትር ውስጥ፤
- ፱/ ከእሳት አደጋ ጣቢያ ወይም የመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ ከሚሰጥበት ጣቢያ ወይም ሆስፒታል መግቢያ ፳፭ ሜትር ውስጥ ወይም ከመግቢያው መካከል ከመንገዱ ግራና ቀኝ ፲፪ ሜትር ውስጥ፤
- ፲/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፱) ድንጋጌ ቢኖርም በሽተኛ ወይም የተጎዳ ሰው ወይም የአደጋ መከላከያ መሣሪያ ይዘው ከእሳት አደጋ ጣቢያ ወይም የመጀመሪያ ሕክምና ዕርዳታ ከሚሰጥበት ጣቢያ ወይም ሆስፒታል የሚወጡ ወይም የሚገቡ ተሽከርካሪዎች በእነዚህ ሥፍራዎች ሊቆሙ

- 2/ On a sidewalk;
- 3/ In an intersection or within twelve /12/ meters of the entrance to an intersection;
- 4/ In the entrance or exit to a public or private road, alley, lane, or building entrance or exit used by vehicles or any such opening if the width of the road is less than twelve /12/ meters;
- 5/ Within five /5/ meters of a marked hydrant;
- 6/ In or within twelve /12/ meters of a pedestrian crossing;
- 7/ Within twelve /12/ meters of a stop sign or a traffic control signal;
- 8/ Within twelve /12/ meters of the nearest rail at a level crossing;
- 9/ Within /25/ meters of a fire brigade station or first aid station or from the entrance of a hospital or within /12/ meters measured from the center of the entrance on the opposite side of the road;
- 10/ Notwithstanding the provisions of sub-article (9) of this Article, that vehicle may be stopped or parked a fire brigade station or first aid station or hospital while carrying sick or injured persons or emergency equipment to or from any such institutions;

ይችላሉ።

፲፩/ በመንገድ ጥግ ቆሞ ከሚገኝ ሌላ ተሽከርካሪ ጋር ተደርቦ፤

፲፪/ በድልድይ ወይም በመሸለኪያ ላይ፤

፲፫/ ከአውቶቡስ ማቆሚያ በስተጓላና በስተፊት ፲፮ ሜትር ውስጥና የመንገዱ ስፋት ፲፪ ሜትር በላይ ካልሆነ በቀር በመንገዱ አንጻር ከአውቶቡስ ማቆሚያ ፴ ሜትር ውስጥ ወይም

፲፬/ በእያንዳንዱ አቅጣጫ ለትራፊክ አንድ ነጠላ መንገድ ብቻ ባለበትና መንገዱ በነጭ ቀለም በተከፋፈለበት ሥፍራ ተሽከርካሪውን ለጊዜው ወይም ለረጅም ጊዜ ማቆም የለበትም።

፵፫. ተሽከርካሪን ስለማቆም

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ እርሱ በሌለበት ጊዜ ተሽከርካሪው ከቆመበት ሥፍራ እንዳይነሣ ወይም እንዳይንቀሳቀስ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ካላደረገ በስተቀር ተሽከርካሪውን በማንኛውም መንገድ ላይ አቁሞ መሄድ የተከለከለ ነው።

፪/ ማንኛውም አሽከርካሪ ሞተርን ሳያጠፋና ማስነሻውን ሳይቆልፍ፣ የማስነሻውን ቁልፍ ሳያነሣና እጅ ፍሬን ወይም ተሽከርካሪው ከቆመበት ሥፍራ እንዳይንቀሳቀስ የሚያደርገውን ሌላውንም መሣሪያ ሳያጠብቅና በሮቹን ሳይዘጋ

11/ Alongside another vehicle which is standing or parked at the side of the road;

12/ On a bridge or a tunnel;

13/ Within fifteen/15/ meters in either direction of a bus stop, and within thirty /30/ meters of a bus stop which is on the opposite side of the road if the width of the road is less than twelve /12/ meters; or

14/ Where there is only one lane for traffic in each direction and the road has been divided length wise by a white line of paint.

43. Conditions of Stopping and Parking of a Vehicle

1/ No driver of a motor vehicle may leave the vehicle parked on any road unless he has taken due precautions to prevent the vehicle from being started or moved in his absence.

2/ No drover of a motor vehicle may leave his vehicle unattended unless he has powered off the engine and locked the ignition,, removed the ignition key, and engaged the handbrake or any other appliance provided and intended to prevent the vehicle from moving or

ተሽከርካሪውን ትቶ መሄድ የተከለከለ ነው።

፫/ማንኛውም አሽከርካሪ ተሽከርካሪውን ከቁልቁለት መንገድ ላይ ባቆመ ጊዜ የተሽከርካሪውን የፊት እግሮች ከመንገዱ በጣም ወደሚቀርበው ጠርዝ መመለስ አለበት።

፬/ የድንጋይ ጠርዝ ባለበት መንገድ ላይ ተሽከርካሪውን ለአጭር ወይም ለረጅም ጊዜ የሚያቆም ማንኛውም አሽከርካሪ ከድንጋይ ጠርዝ በጣም የሚቀርበውን የተሽከርካሪው እግር ፵ ሣንቲ ሜትር እንዳይርቅ አድርጎ ከድንጋይ ጠርዝ በትይዩ መስመር ማቆም አለበት። ሆኖም ሥራው የሚመለከተው ባለሥልጣን ተሽከርካሪው በማዕዘናዊ አቅዋም እንዲቆም ፈቅዶ ምልክት ባደረገበት መንገድ ላይ ይህ ድንጋይ ተፈጻሚነት አይኖረውም

፭/ ማንኛውም አሽከርካሪ በማብራያ ጊዜ ተሽከርካሪውን በመንገድ ላይ ሲያቆም የማቆሚያ መብራት ማብራት አለበት።

፵፬. የትራፊክ ተቆጣጣሪ ሥልጣን

፩/የዚህ ደንብ አንቀጽ ፳፬ ድንጋይ እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም ትራፊክ ተቆጣጣሪ፡-

ሀ) ተሽከርካሪ እንዳይቆም ከተከለከለበት መንገድ ላይ ቆሞ ባገኘ ጊዜ ተሽከርካሪውን ወዲያው እንዲያነሣ

being moved.

3/A driver parking his vehicle on a sloppy topography shall turn the front wheels on the vehicle towards the nearest edge of the road.

4/A driver parking his vehicle on a road where curbstones are installed shall do so parallel to the curbstone and in such a position that the wheels on the side of the vehicle nearest to the curbstone are not more than forty /40/ centimeters distance therefrom; provided, however, that this provision shall not apply where the competent organs have permitted angle parking and the road is marked accordingly;

5/ Any driver of a motor vehicle shall lit stoplight during lighting up time when stopping his vehicle on a road.

44. Power of the Traffic Controller

1/ Without prejudice to the provision of Article 24 of this Regulation any traffic controller:

a) May order the driver or person in charge of a vehicle, which is standing or parked in a place where

አሽከርካሪውን ወይም ተሽከርካሪውን በኃላፊነት የተረከበውን ሰው ማዘዝ፤

ለ) ተላላፊዎችን የሚያስናክሉ ነገሮችን ለማስቀረት አስፈላጊ መስሎ ሲታየው ተሽከርካሪውን ማንኛውም ሥፍራ እንዲያቆም ወይም ተሽከርካሪን ከቆመበት ሥፍራ ወደ ሌላ እንዲዛወር ማንኛውንም አሽከርካሪ ወይም ተሽከርካሪውን በኃላፊነት የተረከበን ሰው ማዘዝ፤

ለሐ) አንድ ተሽከርካሪ በግጭት ወይም በመገልበጥ ምክንያት መንገድ ዘግቶ ቢገኝ የተሽከርካሪው ባለንብረት ወይም አሽከርካሪው ተሽከርካሪውን በአስቸኳይ እንዲያስነሳ ማድረግ፤

መ) በዚህ ንዑስ አንቀጽ በፊደል ተራ (ሀ)፣ (ለ) እና (ሐ) በተደነገገው መሰረት አሽከርካሪው ወይም ተሽከርካሪውን በኃላፊነት የተረከበው ሰው ከትራፊክ ተቆጣጣሪው የተሰጠውን ትእዛዝ ሳይፈጽም ቢቀር ወይም በዚያን ጊዜ ከሥፍራው ባይገኝ ተሽከርካሪውን ለማንሳት ወይም እንዲነሣ ለማድረግ ይችላል።

፪/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (፩) በተሰጠው ሥልጣን መሰረት አንድ ተሽከርካሪ ከቆመበት ሥፍራ እንዲነሣ በፈለገ ጊዜ የተባለውን ተሽከርካሪ ወደ ጋራሻ ወይም ግጭት ወይም ጉዳት ወደማያሰጋበት ሌላ

standing and parking is forbidden to remove it forthwith;

b) May order the driver or the person in charge of a vehicle to stand or park the vehicle in any place, or to remove the vehicle from the place where it is standing or parked if it is necessary to prevent an obstruction or to facilitate the normal flow of traffic;

c) Where collision or overturning occupies the road and creates hindrance to other road users, can give an order to the owner or driver to remove the vehicle from such road immediately;

d) In the cases specified in paragraph (a), (b) and (c) of this sub-article, if the driver in charge of the vehicle refuses or fails to obey such an order, or if he is absent at the time, may remove or cause the vehicle to be removed.

2/ Removing a vehicle under the authority conferred by sub article (1) of this Article shall remove same to a garage or other safe place provided he takes due precautions and, for the safety of the

ሥፍራ ለማዛወር ይችላል። ይህንን በሚያደርግበት ጊዜ ስለተሸከረከረው ደህንነት አስፈላጊውን ጥንቃቄና ግጭት ተከስቶ ከሆነ ምልክት ማድረግ አለበት። ትራፊክ ተቆጣጣሪው ይህንን ለመፈጸም ያወጣውን ወጪ የተሸከረከረው ባለቤት ይሸፍናል።

ክፍል ስድስት

መንገደኞችን እና ጭነትን ስለማጓጓዝ

፵፮. ስለመሳፈርና መውረድ

፩/ማንኛውም ሰው ተሸከረከረው ጨርሶ ሳይቆም ከተሸከረከረ ላይ መውጣት ወይም መውረድ የለበትም።

፪/ ከአሸከረከረ በስተቀር ማንኛውም ሰው ከተሸከረከረው ላይ መውጣት ወይም መውረድ የሚፈቀድለት ተሸከረከረው የቆመው ከመንገዱ በስተቀኝ እንደሆነ በስተቀኝ በኩል ወይም ተሸከረከረው የቆመው ከመንገዱ በስተግራ እንደሆነ በግራ በኩል ብቻ ነው።

፫/ ተሸከረከረ ላይ ለመውጣት ወይም ከተሸከረከረ ለመውረድ የተለየ መዝጊያ ወይም ሌላ መግቢያ ያለ እንደሆነ ማንኛውም ሰው በመግቢያ ካልሆነ በቀር ተሸከረከረው ላይ መውጣት ወይም መውረድ የለበትም።

vehicle and shall make marking if the collision occurs. The owner of such vehicle shall cover the cost incurred by the traffic controller to execute such purpose.

Part Six

Transport of Passengers and Goods

45. Transport of Passengers and Good Boarding and Alighting

1/ No person may board or alight from a vehicle unless the vehicle is at a complete stand still.

2/ No person, except the driver, may board or alight from, a vehicle except on its right side when the vehicle is on the right side of the road, and except on its left side when the vehicle is on left side of the road.

3/ Where a specific place, door or other entrance is provided for the purpose of board or alighting from a vehicle, no person may board or alight from such a vehicle except by that specific entrance.

፵፮. መንገደኞችን ስለማጓጓዝ

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ ተሽከርካሪው የሞተር ብስክሌት ወይም ብስክሌት ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም ሰው ከተሽከርካሪው አካል በስተውጭ እንዲሳፈር መፍቀድ የለበትም። አሽከርካሪውም ለተሳፋሪዎች ደህንነትና ምቹት በሚሰማማ አኳኋን ማጓጓዝ አለበት።

፪/ ማንኛውም አሽከርካሪ የተሽከርካሪው በሮች ካልተዘገ፡እንዳይከፈቱ ሆነው ካልተጠበቁና ወደ ተሽከርካሪው በሚወጡበት ወይም ከተሽከርካሪው በሚወርዱበት ወይም በተሽከርካሪው ውስጥ ባለው ወይም ወደ ተሽከርካሪው በተቃረበው ማንኛውም ሰው ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ለማረጋገጥ ተገቢውን ጥንቃቄ ካልወሰደ በቀር ተሽከርካሪውን ማንቀሳቀስ ወይም ማሽከርከር የለበትም።

፫/ ማንኛውም ሰው ተሽከርካሪ በመንቀሳቀስ ላይ ባለበት ጊዜ ወይም በሌሎች ተሳላፊዎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ተገቢውን ጥንቃቄ ካላደረገ በስተቀር የተሽከርካሪ በር መክፈት የለበትም።

፬/ ማንኛውም አሽከርካሪ በተጓዣ ጤንነት ላይ ጉዳት የሚያደርስ ወይም ሊያደርስ የሚችል መርዝን፣ በሽታን፣ መጥፎ ሽታን፣ ጨረርን፣ ድምፅን፣ ንዝረትን፣ ሙቀትን ወይም ሌላ ክስተትን የሚያመነጭ

46. Transporting Passengers

1/No driver of a vehicle, other than a motorcycle or a bicycle, may permit any person to ride outside the body of the vehicle. The driver shall cause all passengers to travel in such a manner as to safeguard their safety and comfort.

2/No driver of a vehicle may begin to move or drive his vehicle unless all the doors of the vehicle are closed and securely fastened; and unless he has taken the necessary precaution for ensuring the safety of all persons boarding or alighting from the vehicle or who are already in the vehicle or who are in the near vicinity of the vehicle.

3/No person may open the door of any vehicle in motion and unless he has taken the necessary precaution to avoid danger to other road users.

4/ Any driver of a vehicle may not ship a good which produces toxic substances, diseases, objectionable odor, radiation, noise, vibration, heat or any other phenomenon that causes or is likely to cause harm to the health of passengers.

ማንኛውንም ነገር ወይም ሌላ ቁሳቁስ ከተሳፋሪዎች ጋር አብሮ መጫን የለበትም።

፭/ ተሳፋሪዎችን በመቀመጫ ልክ የሚያሳፍር አሽከርካሪ ተሳፋሪዎች መቀመጫቸውን ሳያረጋግጥ ተሽከርካሪውን ማንቀሳቀስ የለበትም።

፵፯. አሽከርካሪው አጠገብ ስለሚቀመጡ ተሳፋሪዎች

ማንኛውም አሽከርካሪ በተሽከርካሪው የፊትኛው ክፍል በቀኝ በኩል ባለው መቀመጫ ከአንድ ተሳፋሪ በላይ ማስቀመጥ አይችልም። ይሁን እንጂ የተሽከርካሪው የፊት ለፊት መቀመጫ ሰፊ ከሆነና ሁለት የደህንነት መጠበቂያ ተበቶ ካለው ሁለት ተሳፋሪዎችን ሊያስቀምጥ ይችላል።

፵፰. መንገደኛን ስለማሳፈር

፩/የግንባር ተሽከርካሪ የሚያሸከርከር ማንኛውም አሽከርካሪ በአሽከርካሪው መቀመጫ ክፍል ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ባለው ተሽከርካሪ ላይ ማንኛውንም ሰው ማሳፈር የለበትም።

፪/በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ ፩ የተደነገገው በማንኛውም የመከላከያ ኃይል ወይም በፓሊስ ሠራዊት ተሽከርካሪዎች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፵፱. ትርፍ ሰው ስለማሳፈር

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ ተሽከርካሪው በሕግ

5/Any driver of a vehicle which is required to transport such number of passengers as the number of seats in the vehicle may not start driving ensuring that all the passengers are properly seated.

47. Passengers Sitting beside the Driver

A driver of a vehicle carrying a passenger besides him on the right part of the front seat shall carry only one such passenger. Provided, however, that the size of the front seat is wide enough and two seat belts are built into the vehicle, two such passengers might be seated.

48. Carrying Passengers

1/No driver of a truck may carry any person on such a vehicle except in the driver's cab.

2/The provisions of sub article (1) of this Article may not apply to any vehicle of the Defense Forces or the Police.

49. Boarding Extra Passengers

1/ No driver of a vehicle may board any

ከተፈቀደለት የማሳፈር አቅም በላይ ማሳፈር የለበትም።

፪/ ማንኛውም የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ትርፍ ሰው አሳፍሮ ሲጓዝ ቢገኝ የትራፊክ ተቆጣጣሪው ወዲያውኑ ትርፉን ተሳፋሪ እንዲወርድ በማድረግ አሽከርካሪውን ይከሳል።

፫/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) ድንጋጌ ቢኖርም ከአካባቢው ርቆ እና ለደህንነት አስጊ ከሆነ የዚህ አሽከርካሪ በተቻለ መጠን ቅርብ ወደሆነው ከተማ በትራፊክ ተቆጣጣሪው አጃቢነት ፍጥነቱን በመቀነስ እንዲጓዝ በማድረግ ማውረድ አለበት። በመሆኑም ለዚህ የወጣውን ወጪ አሽከርካሪው ወይም ባለንብረቱ ይሸፍናል።

፬/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) እና (፫) ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ከተሽከርካሪው የመጫን አቅም በላይ የሆነ መቀመጫ ወይም ማንኛውንም እንደ መቀመጫ የሚያገለግል ነገር በተሽከርካሪው ላይ ተገጥሞ ወይም ተቀምጦ ሲያገኝ የትራንስፖርት

passenger beyond the legally determined carrying capacity of the vehicle.

2/ If any driver of a public commercial vehicle boards a passenger beyond the legally determined carrying capacity of the vehicle, the traffic controller shall cause such extra passenger to alight immediately and charge the driver for the violation of this Regulation.

3/ Notwithstanding the provision of sub-article (2) of this Article where the place, the traffic controller stopped such a vehicle, is far from the nearest town and it is not safe to cause the passenger to alight immediately, the traffic controller may not cause the extra passenger to alight at such a place. Instead, the traffic controller shall escort the vehicle travelling at low speed until the nearest town whereby he will cause the extra passenger to alight. The driver or owner of the vehicle shall reimburse the costs to be incurred by the traffic controller in such cases.

4/ Notwithstanding the provisions of sub article (2) and (3) of this article, if a traffic controller finds in any vehicle a device or an apparatus that could be or that is used to carry passengers beyond the legally determined carrying capacity of the vehicle, he shall order such a

ተቆጣጣሪው ይኸው እንዲነሳ ወይም ከተሸከርካሪው ላይ እንዲያወርድ አሽከርካሪውን ለማዘዝ እና ይኸው እስኪፈጸም ድረስም ተሸከርካሪው እንዲቆም ለማድረግ ይችላል።

፮/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተደነገገው በከተማ አውቶብሶች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡

፱. ሕፃናትን ስለማሳፈር

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ ከአሽከርካሪው ጎን በሚገኘው የተሸከርካሪው የፊተኛ ክፍል ከአስራ ሦስት ዓመት በታች የሆነን ሕጻን ማሳፈር የለበትም።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ከሰባት ዓመት በታች የሆነ ሕፃን በሚያሣፍርበት ጊዜ ጉዳት እንዳይደርስበት ሲባል ለደህንነት ሲባል በተሰራ የደህንነት መጠበቂያ መሣሪያ መታሰሩን ወይም መታቀፉን ማረጋገጥ አለበት።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተደነገገው ቢኖርም ሚኒስቴሩ የህጻኑን ክብደት ወይም ቁመት ዓለም አቀፍ ስታንዳርዶችን መሰረት በማድረግ ከሰባት ዓመት በታች ያሉ ሕጻናት የሚሳፈሩበትን ሁኔታ እና አተገባብሩን በሚመለከት ሚኒስቴሩ በመመሪያ ይወስናል፡፡

፻፩. ጭነት ስለመጫን

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ፡-

vehicle to stop until such device or apparatus is removed from the vehicle.

5/ The provision of sub article 2 of this Article shall not be applicable on city bus.

50. Transporting Children

1/ No driver shall seat a child under the age of thirteen in the front seat of the vehicle on the driver's side.

2/ Subject to the provisions of subsection (1) of this article, a child under the age of seven must ensure that he or she is accompanied by an adult or restrained by safety device designed for safety.

3/ Notwithstanding the provision of sub article (2) of this Article, the Ministry shall determine the boarding status of children less than seven years of age based on international standards of the child's weight or height.

51. Manner of Transporting Merchandises

1/ No driver of a vehicle may transport or

ሀ) የተሽከርካሪው አሠራር እቃዎችን ያለ ጉዳት ለመጫን ወይም ፈሳሽን ለማጓጓዝ ተስማሚና በቂ ዝግጅት ከሌለው፤

ለ) ጭነቱ ከተሽከርካሪው ጎን ተርፎ የሚወጣ ከሆነ፤

ሐ) ጭነቱ ከተሽከርካሪው በስተፊት ባለው ጫፍ ከ፩ ሜትር፣ በስተኋላ ከተሽከርካሪ ከተሳቢው ወይም ከግማሽ ተሳቢው አካል ከ፪ ሜትር በላይ ተርፎ የሚወጣ ከሆነ፤

መ) ጭነቱ አሽከርካሪውን ወደፊት ወይም ወደ ጎን እንዳያይ የሚከለክል፣ በሚያሸከረክርበት ጊዜ የአሽከርካሪውን እንቅስቃሴ የሚያሰናክል ወይም ወደ አሽከርካሪው መቀመጫ እንደልብ ለመግባት ወይም ለመውጣት የሚከለክል ከሆነ፤ እና

ሠ) የሚጓጓዙ እቃዎችን ጥራት የሚያበላሽ ወይም ጥራታቸውን የሚቀንስ ከሆነ፤ በማንኛውም ተሽከርካሪ ውስጥ ወይም በላይ ላይ ማንኛውንም ዓይነት እቃ፣ ፈሳሽ ወይም ሸቀጥ መጫን ወይም እንዲጫን ማድረግ የለበትም።

cause another person to transport any goods, materials or liquids in or on any vehicle unless:

a) The vehicle is fit and equipped to transport, without harm to such a load or liquids;

b) No part of the load being carried protrudes from the sides of the vehicle;

c) No part of the load being carried extends more than one meter beyond the front of the foremost part of the vehicle and more than two meters beyond the rear of the bed or body of the vehicle, trailer or semi-trailer;

d) The load or its covering does not obstruct the field of vision of the driver to the front or to the side, does not hinder the safe movement of the driver whilst driving, and does not hinder or obstruct the free entrance into or the free exit from the driver's cabin; and

e) The goods to be transported are not to be deteriorated or decrease their quality.

፪/ ማንኛውም አሽከርካሪ ከሚጭናቸው እቃዎች ባህሪ አንጻር ተገቢውን ተሽከርካሪ መጠቀም አለበት።

፫/ ሁለት ተሽከርካሪዎች ተቀጣጥለው በርዝመቱ ምክንያት በአንድ ተሽከርካሪ ብቻ ሊጫን የማይቻል ጭነት በአንድነት የሚጭኑ ሲሆን ሁለቱ ተሽከርካሪዎች በዚህ አንቀጽ ለተመለከተው ዓላማ እንደ አንድ ተሽከርካሪ ይቆጠራሉ።

፶፪. ተራፊ ጭነት ላይ ምልክት ስለማድረግ

በዚህ ደንብ በአንቀጽ ፶፩ ንዑስ አንቀጽ (፩) (ሐ) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የአንድ ተሽከርካሪ ጭነት ከተሽከርካሪ ግንባር ወይም ከኋላ ትርፍ ሆኖ ሲገኝ አሽከርካሪው በተራፊው ጭነት ላይ፡-

፩/ መብራት በሚበራበት ጊዜ ከፊት ተርፎ በሚገኘው ጭነት ጫፍ ነጭ ወይም ቢጫ፣ ከኋላ ተርፎ በሚገኘው ጭነት ላይ ቀይ መብራት

፪/ መብራት በማያስፈልግበት ጊዜ በተራፊው ጭነት ላይ በፊትና በኋላ ጫፍ ቢያንስ ፴ሳንቲ ሜትር ካሬ የሆነ ቀይ ጨርቅ ወይም ቀይ ቀለም የተቀባ ጠፍጣፍ ሠሌዳ፤

ማድረግ አለበት።

፶፫. ጭነትን ስለማሰር እና ተሽከርካሪ ጭኖ

ስለማንጓዝ

2/ Any driver of a vehicle shall use an appropriate vehicle in relation to the nature of the goods to be transported.

3/ Two vehicles, joined together and jointly carrying a load that cannot, due to its length, be carried by a single vehicle shall be considered, for the purpose of this article, as a single vehicle.

52. Marking of Protruding Loads

Without prejudice to the provisions of sub article 1(c) of Article 51 of this Regulation the driver of any vehicle carrying a load, which protrudes beyond the front or the rear of the vehicle carrying the same shall mark the protruding load as follows:

1/ During lighting up time, by a white or amber light at the foremost end of the load protruding to the front and by a red light at the rearmost end of the load protruding to the rear;

2/ At any other time by a red flag or red board at least thirty centimeters square, at the extreme ends of the protruding load.

53. Fastening Loads and transporting Vehicles

፩/ማንኛውም አሽከርካሪ ጭነትና የጭነት መሸፈኛ እንዳይወድቅ ወይም እንዳይፈታ አድርጎ በጥብቅ ሳያስር በማናቸውም መንገድ ላይ ተሽከርካሪን ማሽከርከር የለበትም

፪/ ሌላ ተሽከርካሪን ጭኖ የሚጓዙ ተሽከርካሪ ለዚህ አገልግሎት ላይ ለመሰማራት በሕግ ሥልጣን ከተሰጠው አካል ፈቃድ ያገኘ መሆን አለበት። እንዲሁም የተሽከርካሪው አሽከርካሪ የጫነውን ተሽከርካሪ በጥንቃቄ ለጉዳትና ግጭት ተጋላጭ በማይሆን መልኩ ማጓጓዝ አለበት።

፶፬. በሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ላይ የሚደረግ ልዩ ክልከላ

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ በማንኛውም የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ እቃ መጫኛ አቃፊ ጎን በላይ የሆነ ጭነት ጭኖ ማሽከርከር የለበትም።

፪/ ማንኛውም አሽከርካሪ ከሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪው አካል ውጭ ወደ ፊት ወይም ወደ ኋላ የሚተርፍ እቃ ጭኖ በማንኛውም መንገድ ላይ ማሽከርከር የለበትም።

፶፭. የሚበኑ ወይም የሚበተኑ ነገሮችን ስለመጫን

ማንኛውም አሽከርካሪ በተሽከርካሪው

1/ No driver may drive a vehicle on any road unless the load thereof is tightly fastened so as to prevent the load and any covering over it from becoming loose or falling.

2/Vehicles which are travelling carrying other vehicles should have a permit to carry such vehicles from a legally authorized body. Such a driver should drive the vehicle in a manner so as to prevent the vehicle it is carrying from being damaged or colliding.

54. Special Restriction on Public Service Vehicles

1/ No public service vehicle may be operated with any load thereon extending beyond the line of the fenders on either side.

2/No public service vehicle may be operated on a road with any goods or materials protruding from the outside of the body to the front or to the rear.

55. Transporting of Diffusing or Dispersing Materials

No driver may transport any material such as sand, soil or other similar material

መንቀሳቀስ ወይም በንፋስ ኃይል ምክንያት እንዳይሰን ለመከላከል ጭነቱን በሚገባ ሳይሸፍን አሸዋ፡ አፈር ወይም ሌሎች የሚበኑ ወይም የሚበተኑ ተመሳሳይ ነገሮች መጫን የለበትም።

which is likely to diffuse or disperse due to the movement of the vehicle or wind unless he has covered the load.

፶፮. በመንገድ ላይ የፈሰሱትን ነገሮች መጥረግ ግዴታ ስለመሆኑ

56. Obligation to remove materials dropped on Road

የተሽከርካሪው ጭነት በመንገድ ላይ የሚፈስ ሲሆን ወይም ፈሶ ቢገኝ አሽከርካሪው ተሽከርካሪውን አቁሞ ጭነቱ መፍሰሱን እንዳይቀጥል አስፈላጊውን ጥንቃቄ ካላደረገና አስቀድሞ መንገድ የፈሰሰውን ካልጠረገ ወይም እንዲጠረግ ካላደረገ በቀር ጉዞውን መቀጠል የለበትም።

If any portion of a load carried by a vehicle is being or has been dropped on a road from the vehicle, the driver shall stop his vehicle and may not proceed unless he has taken every precaution to prevent further dropping of such material and unless he has removed or caused to be removed from the road all materials already so dropped.

፶፯. የትራፊክ ተቆጣጣሪ ሥልጣን

57. Authority of Traffic Controller

ማንኛውም የትራፊክ ተቆጣጣሪ በዚህ ክፍል የተደነገገውን በመተላለፍ እቃ የጫነ ተሽከርካሪ ሲያገኝ የተጣሰው ድንጋጌ እስኪከበር ተሽከርካሪውን እንዲያቆምና ጉዞውን እንዳይቀጥል አሽከርካሪውን ማዘዝ ይችላል።

A Traffic Controller shall order the driver of a vehicle transporting goods or materials in violation of the provisions of this Part to stop his vehicle and not to proceed until complied with.

Part Seven

ስለሚጎተት ተሽከርካሪ፣ ስለመጫወቻ ተሽከርካሪ፣ ስለሞተር ብስክሌት እና ብስክሌት

Towing, Play Vehicles, Motorcycles And Bicycles

፶፰. ተሽከርካሪ ስለመጎተት

58. Towing

፩/ አንድ ተሽከርካሪ በሌላ የሞተር ተሽከርካሪ በሚጎተትበት ጊዜ በመካከላቸው ያለው

1/ When a vehicle is being towed by another motor vehicle, the two

ርቀት ከ፫ ሜትር የማይበልጥ ሆኖ ሁለቱ ተሽከርካሪዎች በሽቦ ገመድ ወይም በጠንካራ የመሳቢያ የብረት ዘንግ በጥብቅ መያያዝ አለባቸው።

፪/ በሽቦ ገመድ ወይም በመሳቢያው የብረት ዘንግ ላይ በጉልህ ሊታይ የሚችል ቀይ ቀለም የተቀባ ጨርቅ ወይም ቀይ ሠሌዳ መደረግ አለበት።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) በተደነገገው መሰረት አንድ ተሽከርካሪ በሚጎተትበት ጊዜ ለሚከተለው አሽከርካሪ ግልጽ ሆኖ ሊታይ በሚችልበት ሥፍራ ላይ በጎተተው ተሽከርካሪ ጳላ ቀይ ቀለም የተቀባ ጨርቅ ወይም ቀይ ሠሌዳ ማድረግ አለበት።

፬/ ማንኛውም የሞተር ተሽከርካሪ በአንድ ጊዜ ከአንድ ተሽከርካሪ በላይ እንዲጎተት አይፈቀድም።

፶፱. የመጫወቻ ተሽከርካሪዎች

ማንኛውም ሰው ለመጫወቻና ለጊዜ ማሳለፊያ ተብሎ የተሠራ ብስክሌት ወይም በጫማ መልክ የሚጠለቅ ተንሸራታችና ሌሎች መጫወቻዎችን ለሌሎች ተሽከርካሪዎች ክፍት በሆነ በማንኛውም መንገድ ላይ ማሽከርከር የተከለከለ ነው።

፷. ሞተር ብስክሌት ስለመንዳት

ማንኛውም የሞተር ብስክሌት አሽከርካሪ፡-

vehicles shall be joined securely by a cable or a towing bar of appropriate strength and the distance between the two vehicles may not exceed three meters.

2/ The cable or towing bar shall be marked and made clearly visible by a red flag or board.

3/ When a vehicle is being towed in accordance with sub article 1 of this Article, red colored patch of cloth or board shall be affixed to the rear of the vehicle being towed, in such manner and place that it is clearly visible to any driver following behind.

4/ No more than one vehicle may be towed by a motor vehicle at a time.

59. Play Vehicles

No person may drive or ride a vehicle for play and amusement that put on shoe made for riding or any other similar device on any road open to any other vehicle.

60. Driving a Motorcycle

No Driver of a Motorcycle shall drive a

፩/ በተዘጋጀው ኮርቻ ተመቻችቶ ሳይቀመጥና የደህንነት መጠበቂያ ቆብ /ሄልሜት/ ሳያደርግ፣ በቆቡ/ ሄልሜቱ/ ያለውን ቀበቶ ቆቡን /ሄልሜቱን/ ከአገጨጫ ጋር በሚገባ አጥብቆ ሳያስር እና ለአሽከርካሪው ሌሎች የደህንነት መጠበቂያ አልባሳትን በአግባቡ ሳያደርግና ሳያስር በማንኛውም መንገድ ላይ ሞተር ብስክሌት መንዳት የተከለከለ ነው።

፪/ ግራና ቀኝ እግሮቹን ከሞተር ብስክሌቱ በሁለቱም ጎን ላይ ሳያደርግ ሞተር ብስክሌት መንዳት የተከለከለ ነው።

፫/ በሞተር ብስክሌቱ ኮርቻ ላይ ቆሞ ወይም ወደ ጎን ቁጭ ብሎ በማንኛውም መንገድ ሞተር ብስክሌት መንዳት የተከለከለ ነው።

፬/ ተንቀሳቃሽ ስልክ እየተጠቀመ ወይም ሌላ ዓይነት የድምፅ መሣሪያ እየተጠቀመ በማንኛውም መንገድ ሞተር ብስክሌት መንዳት የተከለከለ ነው።

፭/ ከአሽከርካሪው መቀመጫ ጎሳ ለመፈናጠጫ በተዘጋጀው መቀመጫ ወይም በስተጎን ባለው ተቀጣይ ተሽከርካሪ ካልሆነ በስተቀር እንዲሁም ተሳፋሪው የደህንነት መጠበቂያ ቆብ /ሄልሜት/ በአግባቡ ሳያደርግና ሳያስር በሞተር ብስክሌቱ ላይ ማንኛውንም ሰው ማሳፈር የተከለከለ ነው።

፮/ በሞተር ብስክሌቱ ላይ ዕቃን ለመጫን ተብሎ ከተሰራለት የዕቃ መጫኛ ሳጥን

motorcycle on any road:

1/ Unless he is firmly seated in the saddle fixed on the motorcycle; without putting on and fastening on his check a suitable helmet made for this purpose; and without wearing safety clothing.

2/ Unless his right and left legs are on the right and left sides of the motorcycle respectively.

3/ May drive standing on the saddle or sitting face away from the traffic.

4/ No driver may drive a motorcycle on any road while using a mobile phone or any listening device.

5/ No driver of a motorcycle may carry any person, except in a saddle or seat provided for that purpose behind the driver or in a sidecar, or without having a suitable helmet manufactured for this purpose to the rider.

6/ May load goods on a compartment other than those allowed to load on; or carry

ውጪ ማናቸውንም ዓይነት ጭነት መጫን ወይም ከአንድ ሰው በላይ ማሳፈር የለበትም፡፡

፯/ ለእግረኞች ብቻ በተወሰነ መንገድ ላይ የሞተር ብስክሌት ማሽከርከር የተከለከለ ነው፡፡

፰/ በዚህ አንቀፅ በንኡስ አንቀፅ ፩ እና ፭ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በሀገሪቱ የፀደቀውን የደህንነት መጠበቂያ ቆብ /%ልሜት/ ስታንዳርድ ያሟላ መሆን ይጠበቅበታል፡፡

፱/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (፭) የተደነገገው አገልግሎት እንዲሰጥ ታስቦ ሽፋን በተገጠመላቸው ሞተር ብስክሌቶች ላይ ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡

፳፩. ብስክሌት ስለመንዳት

ማንኛውም የብስክሌት ነጂ፡-

፩/ ብስክሌቱ በመልካም ሁኔታና አሠራሩም ለመንገድ ተስማሚ ካልሆነ በስተቀር መንዳት የተከለከለ ነው፡፡

፪/ ለነጂው ተብሎ በብስክሌቱ ላይ በተዘጋጀው መቀመጫ ላይ ተመቻችቶ ሳይቀመጥ ማንኛውንም ብስክሌት መንዳት የተከለከለ ነው፡፡

፫/ ብስክሌቱን በሚነዳበት ጊዜ የብስክሌቱን መሪ በእጆቹ ሳይዝ በእግሮቹም የብስክሌቱን ማሽከርከሪያ ሳይቆነጥጥ

more than one passenger.

7/ May drive a motorcycle on a road which is reserved only for pedestrians.

8/ Without prejudice to the provision of sub articles (1) and (5) of this Article, it is required to meet the safety cap/helmet/ standard approved by the country.

9/ The provision of sub article (5) of this Article shall not apply to motor vehicles that have cover manufactured to meet their purpose.

61. Riding a Bicycle

No Rider of a Bicycle shall ride a cycle on any road:

1/ Unless it is in good and roadworthy mechanical condition.

2/ Unless he is firmly seated on the seat fixed on the bicycle intended for the rider.

3/ May take his hands off from the handlebars or his feet off from the pedals while the bicycle is in

መንዳት የተከለከለ ነው።

፩/ ብስክሌት ሲነዳ ብስክሌቱን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር የሚከለክል ማንኛውንም ጥቅል ጭነት ወይም እቃ መጫን የለበትም። ቢጭንም የእቃው ርዝመት ወይም ስፋት በማናቸውም አኳኝ ከፎ ሳንቴሜትር መብለጥ የለበትም።

፪/ ብስክሌት በሚነዳበት ጊዜ በማንኛውም አኳኝ በመጓዝ ላይ ያለ ሌላ ተሽከርካሪ መያዝ ወይም ራሱ ወይም ብስክሌቱ በሌላ ተሽከርካሪ እንዲጎተት ማድረግ የተከለከለ ነው።

፫/ ቀድሞ ለመሄድ ካልሆነ በቀር በመጓዝ ላይ ካለ ተሽከርካሪ በግራ በኩል እየነዳ መሄድ የተከለከለ ነው።

፬/ ቅደም ተከተል መስመርን ይዞ መንዳት አለበት። ሆኖም ለሌላ ትራፊክ እንቅፋት የማይሆኑ ከሆነ ሁለት ብስክሌት ነጂዎች ብቻ ጎን ለጎን ሆነው ለመንዳት ይችላሉ።

፭/ የማስጠንቀቂያ ደወልና የተሟላ ፍሬን የሌለው እና አንጸባራቂ ያልተለጠፈበት ብስክሌት መንዳት የተከለከለ ነው።

፮/ ብስክሌቱ የተሳፋሪ መቀመጫ ያለው ካልሆነ በስተቀር ሰው አሳፍሮ መንዳት የተከለከለ ነው።

፯/ ተንቀሳቃሽ ስልክ እየተጠቀመ ወይም ሌላ ዓይነት የድምፅ መሣሪያ እየተጠቀመ በማንኛውም መንገድ ብስክሌት መንዳት

motions.

4/ May carry any parcel, load or article which prevents or is likely to prevent his full control over the bicycle. The length or width of any such article may not exceed 70 centimeters.

5/ May take hold, in any manner, of another moving vehicle, or permit himself or his bicycle to be towed or drawn by another vehicle.

6/ Ride a bicycle on the left of another moving vehicle except while overtaking.

7/ As a general rule, riders of bicycles shall ride in single file only; provided, however, that if they do not obstruct other traffic, only two bicycle riders may ride abreast.

8/ Unless it is equipped with a warning bell and an efficient braking device.

9/ Carrying a passenger on a bicycle unless the bicycle has a passenger seat while using a mobile phone or any listening device.

10/ Ride a bicycle on any road while using mobile phone or any other type of audio device.

የተከለከለ ነው።

፲፩/የጉዳት መከላከያ ቆብ (ሌልሚት) ማድረግና ማሰር አለበት።

ከፍል ስምንት

ስለ ማስጠንቀቂያ ድምጽ እና መብራት

፳፪. የማስጠንቀቂያ ድምፅ ስለመጠቀም

፩/ በሕግ ካልተፈቀደ በስተቀር ማንኛውም አሽከርካሪ በፉጨት፣ በፊሽካ፣ በደወል ወይም ከሌሎች መውጫ ጋር በተያያዘ መሣሪያ ወይም በሕግ ባልተፈቀደ በሌላ በማንኛውም መሣሪያ የማስጠንቀቂያ ድምፅ ማሰማት ከልክል ነው።

፪/ ማንኛውም አሽከርካሪ የሚገጥመውን ግጭት ለመከላከል የግድ አስፈላጊ ካልሆነ ግጭቱን የሚከላከልበት ሌላ መንገድ ከሌለውና የሚያሰማውም የማስጠንቀቂያ ድምፅ በተቻለ መጠን አጭር ካልሆነ በስተቀር በከተማ መንገድ ውስጥ የማስጠንቀቂያ ድምፅ ማሰማት አይፈቀድለትም።

ተሽከርካሪው በቆመበት ጊዜ በማናቸውም አኳኝን የማስጠንቀቂያ ድምፅ ማሰማት ከልክል ነው።

፳፫. ስለ ተሽከርካሪ መብራት ቀለም

ማንኛውም አሽከርካሪ በስተፊት ቀይ ወይም ሰማያዊ መብራት ወይም ተሽከርካሪው ወደ

11/ Any rider of bicycle shall ride a bicycle with a suitable helmet.

Part Eight

Audible Warning and Lights

62. Use of Audible Warning

1/ Unless provided otherwise by law, no driver of a motor vehicle shall give an audible warning signal by means of a siren, whistle or bell or an appliance installed in or mounted on the exhaust system of the vehicle, or by any other appliance not legally permitted.

2/ No driver of a motor vehicle on a municipal road may give an audible warning unless absolutely necessary to prevent immediate danger; and there is no other way to prevent the danger, and only on conditions that the warning shall be as short as possible under the circumstances. In any case, in giving an audible warning while the vehicle is stationary or being parked is prohibited.

63. Color of Vehicles Light

No person may drive any vehicle, other than an emergency vehicle, which shows a red or blue forward light or a white

ኋላ በሚንዳበት ጊዜ ካልሆነ በስተቀር በኋላው ነጭ መብራት የሚያሳይ የአደጋ አገልግሎት ያልሆነ ተሽከርካሪ ማሽከርከር የለበትም።

፩፻. ስለ ተሽከርካሪዎች መብራት

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ የተሽከርካሪው ሁለቱ የግንባር መብራቶችና የግራና የተኝ ቀይ ኋላ መብራት ሳይበራና የተሽከርካሪው የኋላው የሰሌዳ ቁጥር በቂ ብርሃን እንዲኖረው ሳያደርግ በማብራያ ጊዜ ተሽከርካሪ ማሽከርከር የለበትም።

፪/ ማንኛውም አሽከርካሪ-

ሀ) ከሞተር ብስክሌት በስተቀር የተሽከርካሪው ሁለቱ የግምባር የማቆሚያ መብራቶችና ቀይ የኋላ መብራት ካልበራ ወይም የተለየ የማቆሚያ መብራት ተዘጋጅቶ እንደሆነ ተሽከርካሪው ከቆመበት መንገድ ወገን ራቅ ብሎ የሚገኘው የማቆሚያ መብራት ካልበራ በስተቀር፤

ለ) ሌሎች ተሽከርካሪዎች ሲሆን የማያቋርጥ ነጭ መብራት ካልበራ በስተቀር፤ በማብራያ ጊዜ ተሽከርካሪውን መንገድ ላይ ማቆም የለበትም።

፫/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) ድንጋጌ በራሳቸው መብራት ሳይሆን ከሌላ የብርሃን ምንጭ በሚያገኙት ብርሃን በግልጽ በሚታዩ ተሽከርካሪዎች ላይ አይጸናም።

rear light provided, however, that a while rear light may be shown while a motor vehicle is reversing.

64. Light of Vehicles

1/ No person may drive a vehicle during lighting-up time unless two head-lights and left and right red tail light are lit and the rear registration plate is well illuminated.

2/ No driver of a vehicle may park a vehicle during lighting-up time, unless:

a) On a vehicle, except a motorcycle, two front parking lights and red tail light are lit or, if a special parking light is provided, the parking light farthest away from the side of the road on which the vehicle is parked is lit.

b) On all other vehicles, a steady white light is shown towards the front and a red reflector reflects light towards the rear.

3/ The provisions of sub article 2 of this Article may not apply to vehicles which are well illuminated by light sources other than their own lights.

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ ከተሽከርካሪው ስሪት ውጭ የሆኑ ሌሎች ከፍተኛ ኃይል ያላቸው የግንባር መብራቶች መግጠምና መጠቀም የተከለከለ ነው።

4/ Any driver of a vehicle may not affix and lit head lamps with high power which is not a product of the manufacturer of such vehicle.

፳፮. ስለ ተሳቢዎች መብራት

65. Light on Trailers

፩/ ከተሳቢው ግንባር በስተግራ ባለው ጫፍ ላይ ነጭ መብራት ካልታየና ከተሳቢው በስተኋላ ቀይ መብራት ካልታየ በስተቀር ማንኛውም አሽከርካሪ በማብሪያ ጊዜ ተሳቢ ያለው የሞተር ተሽከርካሪ ማሽከርከር የተከለከለ ነው።

1/ No person may drive a vehicle with trailer attached during lighting-up time unless a white light is shown on the left top order of the front of the trailer and a red light is shown on the rear of the trailer.

፪/ በዚህ ደንብ ለዚህ ክፍል ዓላማ ሲባል ከተሽከርካሪ ጋር ያልተያያዘ ተሳቢ እንደ ሞተር ተሽከርካሪ ሆኖ ይቆጠራል።

2/ In this Regulation for the purpose of this part, a trailer not attached to a motor vehicle shall be considered as a vehicle.

፫/ በዚህ ደንብ ለዚህ ክፍል ዓላማ ሲባል ግማሽ ተሳቢ እርሱን የሚስበው የሞተር ተሽከርካሪ አንድ ክፍል ሆኖ ይቆጠራል።

3/ In this Regulation for the purpose of this part, a semi-trailer shall be considered as integral part of the vehicle to which it is attached. A semi-trailer not attached to a vehicle shall be considered as vehicle.

፳፯. ስለ ልዩ ተንቀሳቃሽ መሳሪያ

66. Machinery

ማንኛውም አሽከርካሪ ልዩ ተንቀሳቃሽ መሳሪያ ኋላ ቀይ መብራት ሳያበራ ወይም የቀይ አንጸባራቂ ምልክት ሳያስቀምጥ በማብሪያ ጊዜ ማንኛውንም ልዩ ተንቀሳቃሽ መሳሪያ በመንገድ ላይ እንዲያሽከረክር ወይም እንዲጎትት አይፈቀድም።

No person may drive or tow machinery on a road during lighting-up time unless a red reflector or a red light is mounted on the read of such machinery.

፳፯.ሰለ ሞተር ብስክሌቶች መብራት

፩/ በስተግንባር በኩል አንድ ማብራት በቂ ከመሆኑ በስተቀር በዚህ ደንብ በአንቀጽ ፳፩ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገው በሞተር ብስክሌቶች ላይም ተፈጻሚ ይሆናል።

፪/ ከሞተር ብስክሌቱ ጋር የተያያዘ የጎን ተሽከርካሪ ያለ እንደሆነ በዚህ ተሽከርካሪ በስተግንባር ነጭ፣ በስተኋላ ቀይ መብራቶች ከሞተር ጋር ተያይዞ በሚገኘው የጎን ተሽከርካሪ ላይ ከሞተር ብስክሌቱ በተቃራኒ በሚገኘው በኩል ካልበሩ በስተቀር ማንኛውም አሽከርካሪ እንደዚህ ያለውን ሞተር ብስክሌት በማብሪያ ጊዜ ማሽከርከር የለበትም።

፳፰.ሰለ ባለሦስት እግር ሞተር ብስክሌቶች

የአንድ ባለሦስት እግር ሞተር ብስክሌት የፊት እግሩ የኋላ ሁለቱን እግሮች በያዘው አክሲል በስተግንባር ሲሆን ለዚህ ክፍል ዓላማ ሲባል እንደዚህ ያለው ባለ ሦስት እግር ሞተር ብስክሌት እንደ ሞተር ብስክሌት ሆኖ ይቆጠራል።

፳፱.ሰለ ብስክሌቶች መብራት

ከአንድ መቶ ሜትር በማያንስ ርቀት ጉልህ ሆኖ የሚታይ ነጭ መብራት በስተግንባር፣ በስተኋላ ደግሞ ቀይ መብራት ካላበሩ በስተቀር ማንኛውም በማብሪያ ጊዜ ብስክሌት ማሽከርከር የለበትም።

67.Lights on Motor cycles

1/ The provision of sub article 1 of Article 61 of this Regulation shall apply to motorcycle, except that the lighting of one headlight shall be sufficient.

2/ If a sidecar is attached to the motorcycle no person may drive such a motorcycle during lighting-up time unless a white light is shown on the front and a red light is shown on the rear of the sidecar mounted opposite to a motorcycle.

68.Motorcycle with three Wheels

A motorcycle of three wheels having the axle bearing two wheels mounted in front of the single wheels shall, for the purpose of this part, be considered as a motorcycle.

69. Lights on Bicycles

No person may ride a bicycle during lighting-up time unless a white light clearly visible from a distance of not less than one hundred meters on the front, and a red light on the rear is shown.

፩/ የሚያሽከረከረውን ባለሞተር ተሽከርካሪ ለማሽከርከር የሚፈቅድ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ሳይኖረው ማናቸውንም ባለሞተር ተሽከርካሪ እንዲያሽከረከር አይፈቀድም።

፪/ በሚያሽከረከርበት በማናቸውም ጊዜ የፀና የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃዱን መያዝ አለበት።

፫/ ማንኛውንም የንግድ ተሽከርካሪን የሚያሽከረከር ከሆነ ከአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃዱ በተጨማሪ ልዩ ስልጠና ወስዶ የሚሰጠውን የሙያ መንጃ ፈቃድ ሊኖረው ይገባል።

፸፫.ሰለ አሽከርካሪ

ማንኛውም አሽከርካሪ፡-

፩/ ጫት ቅም ወይም እየቃመ፣ በመድኃኒት ተመርዞ፣ አደንዛዥ ዕጽ ወስዶ፣ ሲጋራ እያጨሰ ወይም አልኮል እየጠጣ ወይም ጠጥቶ በመስከር፣

፪/ በሰውነቱ ጤናማ ያለመሆን የተነሳ ወይም በድካም መንፈስ፣ ወይም

፫/ ከአእምሮ ጉድለት የተነሣ አደጋ በማያስከትል አኳኋን ለመንዳት በማይችልበት ጊዜ፣

፬/ በተሽከርካሪው ውስጥ ከመጠን በላይ ማንኛውንም ድምፅ እያሰማ፣

ማናቸውንም ተሽከርካሪ ማሽከርከር የለበትም።

without having a valid driving permit proper to the category of vehicle he is driving;

2/Must carry a valid driving permit at all times while driving; and

3/If he drives any commercial vehicle, in addition to his driver's permit, he must have a professional driver's permit that is issued after receiving special training.

73. About Drivers

No driver may drive any vehicle:

1/ While chewing or after chewing chat, being under the influence of drugs, consuming narcotic substances or intoxicated by alcohol drink;

2/ Where he is unable to drive with reasonable safety due to his physical conditions or exhaustion;

3/ Where he is unable to drive with reasonable safety due to his mental conditions; or

4/ With any excessive noise inside.

፩. ሰነድ ስለ ማሽከርከር

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ ሰነድ ተሽከርካሪን ማሽከርከር ወይም ለማሽከርከር መሞከር የለበትም።

፪/ አንድ ሰው ሰክሯል የሚባለው፡-

ሀ) በትንፋሽ መሣሪያ ተመርምሮ በሊትር ትንፋሽ ውስጥ ያለው የአልኮል መጠን ከ0.፳፬ ሚሊግራም (ወይም ፪፻፵ ማይክሮ ግራም) ሲበልጥ ወይም

ለ) ምርመራው የተደረገው ከተጠርጣሪው በተወሰደ የደም ናውና ላይ ከሆነ በ፻ሚሊ ሊትር የተገኘው የአልኮል መጠን ከ፶ ሚሊግራም ወይም በዴሲሊትር ደም ውስጥ የተገኘው የአልኮል መጠን ከ0.0፭ ግራም በልጠ ከተገኘ ነው።

፫/ በንዑስ አንቀጽ (፪) የተደነገገው ቢኖርም ወጣት አሽከርካሪዎች፣ ጀማሪ አሽከርካሪዎች፣

ሞተር ላይክል አሽከርካሪዎች፣ የንግድ ተሽከርካሪ አሽከርካሪዎች፣ የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ አሽከርካሪዎች፣ የአደጋ ጊዜ አገልግሎት ተሽከርካሪ አሽከርካሪዎች፣ የትምህርት ቤት ሰርቪስ የሚሰጡ አሽከርካሪዎች አገልግሎት በሚሰጡበት ጊዜ እና አደገኛ ዕቃዎችን የጫኑ ተሽከርካሪ አሽከርካሪዎች ምንም ዓይነት አልኮል ጠጥተው ማሽከርከር የለባቸውም።

፬/ ማንኛውም አሽከርካሪ መስከሩን ለማረጋገጥ በትራፊክ ተቆጣጣሪ በማንኛውም ጊዜ እና

74. Drunk Driving

1/ No drunk driver shall drive or attempt to drive a vehicle;

2/ A driver is said to be drunk:

a) When the alcohol amount in his exhale breath is tested to have exceeded 0.24 milligram /240 microgram/ per liter; or

b) When the alcohol amount in his blood is tested to have exceeded 50 milligram per 100 milliliter or 0.05 gram per deciliter;

3/ Notwithstanding the provisions of sub-article (2) (this Article, a young driver, novice driver, drivers of motor bicycle, commercial vehicles, public transport vehicles, emergency service vehicles, school service vehicles, and vehicles carrying dangerous goods shall not drive while taking any amount of alcohol;

4/ Any driver suspected of drinking shall comply with the instructions of the

ቦታ ሲጠየቅ የአልኮል መጠኑን በትንፋሽ መመርመሪያ መሣሪያ መመርመር አለበት።

፮/ በንዑስ አንቀጽ (፬) መሰረት አሽከርካሪው ለመመርመር ፈቃደኛ ካልሆነ በመጠጥ እንደሰከረ ይቆጠራል።

፯/ ሰከሮ በማሽከርከር ወይም ለማሽከርከር ሲሞክር የተገኘ አሽከርካሪ ሌላ ብቁ የሆነ አሽከርካሪ ተሽከርካሪውን እንዲያሸከረክርለት ካላደረገ በስተቀር ትራፊክ ተቆጣጣሪው ተሽከርካሪውን ለ፲፪ ሰዓታት ይዞ ማቆየት ይችላል።

፯/ ማንኛውም በአደጋ የተሳተፉ አሽከርካሪዎች በሙሉ የትንፋሽ ወይም የደም የአልኮል ምርመራ የማድረግ ግዴታ አለባቸው።

፸፮. አደንዛዥ እፅ ወስዶ ወይም እየወሰዱ ማሽከርከር

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ አደንዛዥ እፅ ወስዶ ወይም እየወሰደ ማሽከርከር ወይም ለማሽከርከር መሞከር የለበትም።

፪/ ማንኛውም አሽከርካሪ የማሽከርከር አካላዊና አዕምሯዊ ብቃቱን የሚያጎድሉ ወይም የሚያዛቡ መድሃኒቶችን ወስዶ ማሽከርከር ወይም ለማሽከርከር መሞከር የለበትም።

፫/ የሞት ጉዳት ባስከተለ የትራፊክ ግጭት ላይ የተሳተፉ አሽከርካሪዎች በሙሉ የአደንዛዥ እፅ ምርመራ እንዲያደርጉ

appropriate organs for the alcohol test at any place and time;

5/ Where the driver is not willing to take an examination as per the provisions of sub-article (4) of this Article, he shall be presumed to be drunk;

6/ When a driver is found to be drunk or exceeding alcohol in his test, the traffic controller may keep the vehicle under custody for 12 hours, unless the vehicle is made to be driven by another fit person;

7/ Any driver involved in a traffic accident are required to undergo a breath or blood alcohol test.

75. Driving under the influence of Drugs or while Intoxicating

1/ No driver shall drive or attempt to drive any vehicle while being under the influence of drugs or while taking such drugs;

2/ No driver shall drive or attempt to drive any motor vehicle while taking any medication or substance that may diminish or affect his physical or mental competence to drive;

3/ Any driver involved in a traffic accident causing death may be required to undergo drug test; failure

ሊታዘዙ ይችላል። ትእዛዙን ለመፈጸም ፈቃደኛ ያልሆነ አሽከርካሪ አደንዛዥ እፅ እንደወሰደ ግምት ይወሰዳል።

፬/ አደንዛዥ እፅ ወስዶ ወይም እየወሰደ ሲያሸከረከር የተገኘ አሽከርካሪ ሌላ ብቁ የሆነ አሽከርካሪ ተሽከርካሪውን እንዲያሸከረከርለት ካላደረገ በስተቀር ትራፊክ ተቆጣጣሪው ተሽከርካሪውን ለ፲፪ ሰዓታት ይዞ ማቆየት ይችላል።

፭/ በአደንዛዥ እፅ ተጽእኖ የሚደርሱ የትራፊክ ግጭቶችንና ጉዳቶችን ለመቀነስ የሚያግዙ ተጨማሪ ጥንቃቄ ተኮር የቁጥጥር ሥርዓቶችን በሚኒስቴሩ በሚወጣ ዝርዝር መመሪያ መሰረት አገልግሎቱ ይዘረጋል፤ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በቅንጅት በመሥራት አፈፃፀሙን ይቆጣጠራል።

፸፮. የተሽከርካሪን እና የእንስሳትን እንቅስቃሴ

መቆጣጠር

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ ተሽከርካሪውን በሚያንቀሳቅስበት ጊዜ ለተሽከርካሪው እንቅስቃሴ አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር መሪውን በሁለት እጆቹ መያዝ አለበት።

፪/ ማንኛውም ሰው በእንስሳ ላይ ተቀምጦ ሲሄድ፣ ወይም እንስሳትን እየነዳ ወይም እየጎተተ ሲሄድ ወይም በእንስሳ የሚንቀሳቀስ ጋሪን ወይም ሠረገላን እየነዳ በመንገድ ላይ በሚሄድበት ጊዜ አስፈላጊውን ጥንቃቄ

to comply shall imply positive for drug test;

4/ When a driver is found to be under the influence of drug, the traffic controller may keep the vehicle under custody for 12 hours, unless the vehicle is made to be driven by another fit person;

5/ The Ministry may issue directives governing further additional behavior of drivers relating to alcohol and drugs; the Service shall oversee the proper implementation of such directives;

76. Controlling the Motion of vehicles and Animal Traffic

1/ A driver of a vehicle, unless it is necessary for the motion of the vehicles, shall keep both his hands on the steering wheel or the handlebars as long as the vehicle is in motion;

2/A person riding on an animal, guiding flocks of animals, riding animal driven carts shall take the necessary precaution to control the motions of the animals;

ማድረግ አለበት።

፩. እንስሳትን በመንገድ ላይ ስለመንዳት

፩/ ማንኛውም የእንስሶች ባለቤት እንስሶቹ በመንገድ ላይ በተናጠልም ሆነ በመንጋ በሚጓዙበት ጊዜ ነጅ ሊመድብላቸው ይገባል።

፪/ ማንኛውም ሰው በሌላ ሥፍራ መንዳት ሲችል እንስሳትን ማንኛውም መንገድ ላይ መንዳት የለበትም። ሌላ ስፍራ ሳይኖር ቀርቶ በመንገድ ላይ መንዳት ግድ ቢሆንበትም ለትራፊክና በመንገድ ለሚጠቀሙት ሁሉ እንቅፋት እንዳይሆንባቸው አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት።

፫/ ማንኛውም ሰው እንስሳትን በመንገድ ላይ ሲነዳ የመንገዱን ቀኝ ጠርዝ ዳር ተከትሎ መንዳት አለበት።

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) እና (፫) የተደነገገው ቢኖርም ማንኛውም ሰው በመሐል መንገድ ላይ እንስሳትን መንዳት የተከለከለ ነው።

፭/ ፓርኮች እና የዱር እንስሳት የሚኖሩበት አካባቢ ለዱር እንስሳቶች ጥንቃቄ በማድረግ አሽከርካሪው ማሽከርከር አለበት።

፮/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) እንደተጠበቀ ሆኖ የከተማ መስተዳድሮች እንስሳትን በተመለከተ በመንገድ ላይ ስለሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ መመሪያ ሊያወጡ ይችላሉ።

77. Use of Roads by Animals

1/ Any owner of animals must assign a drier to the animals when they travel on the road individually or in a herd.

2/ No person may drive, herd or lead animals on a road if it is possible to do so at another place. If no such other place exists, the herder shall take every precaution to avoid obstruction of traffic and hindrance to other road users.

3/ A herder shall drive, herd or lead his animals to the extreme right edge of the road.

4/ Notwithstanding the provisions of sub-article (2) and (3) of this Article no person may herd or lead animals on the center of any road.

5/ Parks and areas where wild animals live, the driver must drive with caution for wild animals.

6/ Without prejudice to the provisions of sub-article (2) of this Article, city administrations may issue directive in relation to animals herd or lead on roads.

ፎ፳. እንስሳ ነጂ መውሰድ ስለሚገባው ጥንቃቄ

፩/ የእንስሳት ነጂ በመንገድ ላይ ተሸከርካሪ የሚቻለውን ሁሉ መፈጸም አለበት።

፪/ በማብሪያ ጊዜ እንስሳትን በመንገድ ላይ የሚነዳ ማንኛውም ሰው በጉልህ የሚታይ መብራት ለሚጓዘው ተሸከርካሪ አቅራቢያ በሆነው ጎን መያዝና ማሳየት አለበት።

ፎ፱.ስለ እግረኞች

፩/ ማንኛውም ሰው፡-

ሀ) የእግረኛ መሄጃ ከሌለ በስተቀር፣ ወይም

ለ) መንገድ ለማቋረጥ ካልሆነ በስተቀር፣ ተሸከርካሪ በሚተላለፍበት በማንኛውም መንገድ ላይ መሄድ የለበትም።

፪/ ማንኛውም ሰው መንገዱን ተከትሎ በሚሄድበት ጊዜ ከፊቱ የሚመጣውን ትራፊክ እየተመለከተ የመንገዱን ግራ ጠርዝ ይዞ መሄድ አለበት።

፹. መንገድ ስለማቋረጥ

ማንኛውም ሰው፡-

፩/ የትራፊኩን ብዛትና ሁኔታ አጣርቶ ሳይመረምር በራሱና በሌሎች ተላላፊዎች ጉዳት ሳይደርስ መንገዱን ለማቋረጥ የሚችል መሆኑን ሳያረጋግጥ መንገድ ማቋረጥ የለበትም።

፪/ መንገድ ለማቋረጥ በፊለገ ጊዜ ተገቢውን ጥንቃቄና ፍጥነት በማድረግ እንዲሁም ያለ

78. Precautions of Herders

1/ When a vehicle approaches animals on a road, the herder shall do everything in his power to clear the road for the vehicle.

2/ A herder whose animals are on a road during lighting- up time shall carry a clearly visible light on the side nearest to moving vehicles.

79. About Pedestrians

1/ No person may walk on a road, except:
a) where no sidewalk is provided; or
b) for the purpose of crossing the road.

2/ A person walking along a road shall walk on the extreme left edge, facing on the coming traffic.

80. Crossing a Road

Any person:

1/ May not cross a road unless he has observed the amount and condition of traffic and made certain that he may cross the road without danger to himself and other road users.

2/ Crossing a road may do so in a straight short path, with all due caution and with reasonable speed,

፹፫. በእግረኛ መሄጃ ላይ ስለመቆምና ቁሳቁሶችን ስለማስቀመጥ

፩/ ማንኛውም ሰው በእግረኛ መሄጃ ላይ ከመቆሙ ወይም ከመዘዋወሩ የተነሳ ተላላፊውን እግረኛ የሚያደናቅፍ የሚሆን ከሆነ በማናቸውም የእግረኛ መሄጃ ላይ መቆም ወይም መዘዋወር የተከለከለ ነው።

፪/ ማንኛውም ሰው በእግረኛ መሄጃ ላይ ፈቃድ ሳያገኝ የእግረኞችን እንቅስቃሴ የሚያውክ ማንኛውንም ቁሳቁስ ወይም ሸቀጥ ማስቀመጥ መነገድ፣ መቆፈር፣ ማበላሸት የተለያዩ ነገሮችን መትከል ወይም ተመሳሳይ ነገሮችን ማከናወን የተከለከለ ነው።

፹፬. በእጅ እየተገፉ የሚሸከረከሩ ጋሪዎች

በእጅ እየተገፉ የሚሸከረከሩ የሕፃናት፣ የጥቃቅን እቃ መያዣዎች፣ አካል ጉዳተኞች የሚጠቀሙባቸው በእጅ የሚገፉ በሞተር የሚነዱ ባለመንኮራኩር ወንበሮች በስተቀር ከመንገዱ የሚርቀውን የእግረኛ መሄጃ ክፍል ይዘው መሄድ አለባቸው።

፹፭. ልዩ ሁኔታዎች

በዚህ ደንብ በአንቀጽ ፸፱ እና በአንቀጽ ፹ የተደነገገው በሰልፍ ወይም በአስክሬን አጀብ ወይም ይህን በመሳሰለው ተካፋይ በሆኑ ሰዎች ላይ ተፈጻሚ አይሆንም።

83. Standing and Putting Materials on Sidewalks

1/ Standing, lingering or loitering on a sidewalk of any road that obstruct traffic or other users of the sidewalk is prohibited.

2/ putting any material or commodity, buy and sell, digging, damaging road or conducting any other similar activities, except force majeure because of mourning pitching that restrict the traffic or pedestrian way is prohibited.

84. Prams

Prams used for carrying children and smaller materials and disabled persons wheelchairs, except engine-driven wheelchairs, shall move on that part of the sidewalk farthest from the road.

85. Exceptions

The provisions of Article 79 and Article 80 of this Regulation may not apply to persons taking part in a parade, a funeral or a procession.

ክፍል አለር

ከግጭትና ጉዳት ስለመጠበቅ

፹፮. ተሽከርካሪ መንገድ ላይ ሲጠገን ስለሚደረጉ

ጥንቃቄዎች

በመንገድ ላይ ተሽከርካሪ የሚጠገን ማንኛውም ሰው የመጠገኑን ሥራ የሚያከናውንበት ሌላ ዘዴ ከሌለ በስተቀር ተሽከርካሪው ካለበት ዙሪያ መስመር ሰውነቱን ወደ መንገድ አውጥቶና አንጸባራቂ ምልክት ሳያደርግ መጠገን የለበትም።

፹፯. ከዕይታ ስለመጋረድ

ማንኛውም አሽከርካሪ፡-

፩/ በተሽከርካሪው የንፋስ መከለያ፣ የብርሃን ማስተላለፊያና የኋላ ትእይንት ማሳያ መስታወቶች ላይ የሚጋርድ ጭቃ፣ ጤዛ ወይም እንፋሎት እያለ ማሽከርከር የለበትም።

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የተሽከርካሪ ፊት በመሸፈን ወይም በማናቸውም ሁኔታ የአሽከርካሪውን ዕይታ በሚከለል ማንኛውም ነገር ተሽከርካሪውን መጋረድ ወይም መሸፈን የለበትም።

፫/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ለሕዝብ ማመላለሻና ለተወሰኑ ተሽከርካሪዎች ለፀሐይ መከላከያ ወይም ለሌሎች ሁኔታዎች ሲባል የተሽከርካሪውን አካል መጋረድ

Part Ten

Safety

86. Repairing Vehicle on a Road

No person may repair a vehicle on a road in such a manner that any part of his body protrudes into the road from the line of said vehicle unless there is no other reasonable way of carrying out the repairs or without putting a reflector.

87. Obstruction of View

Any driver:

1/ May not drive in case his vehicle windshield, transparent and rear-view mirrors are covered with mud, water vapor or steam.

2/ Without prejudice to the provisions of sub article 1 of this Article, may not drive a vehicle by obstructing his view or by covering his vehicle by any material that hinders his view.

3/ Without prejudice to the provisions of sub-article 2 of this article, the ministry may issue a directive deciding the coverings of public service vehicles and other certain

ወይም መሸፈን የሚቻልበትን ሁኔታ ማረጋገጥ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል።

፹፰. በቁልቁለት መንገድ ላይ ስለመንዳት

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ ሞተርን እንዲሠራ ሳያደርግና ማርሽ ሳያገባ በማንኛውም ቁልቁለት መንገድ ላይ የሞተር ተሽከርካሪ ማሽከርከር የለበትም።

፪/ በቁልቁለት መንገድ የባለሞተር ተሽከርካሪ የሚያሽከረክር ማንኛውም አሽከርካሪ በቁልቁለቱ ለተሽከርካሪው ዓይነት፣ አሠራርና ክብደት በሚስማማ አነስተኛ ማርሽ መጠቀም አለበት።

፫/ ማንኛውም አሽከርካሪ ወደ ቁልቁለት መንገድ ከመግባቱ በፊት የተሽከርካሪው መሪ፣ ፍሬንና የተለያዩ የመቆጣጠሪያ መሳሪያዎች በአግባቡ የሚሠሩ ለመሆኑ መፈተሽ አለበት።

፹፱. በጠመዝማዛ መንገድ ላይ ስለሚደረግ

ጥንቃቄ

ማንኛውም አሽከርካሪ በጠመዝማዛ መንገድ ላይ ሲያሽከረክር፡-

ሀ) ፍጥነቱን መቀነስ፤

ለ) ከፊት ለፊቱ ለሚመጣ ተሽከርካሪ የጡሩምባ ድምፅ ማሰማት እና

ሐ) እንደ መንገዱ ሁኔታ የቀኝ ረድፉን ይዞ መጓዝ አለበት።

vehicles by any material for the purpose of protecting the sun lights and other things.

88. Driving Downhill

1/ No person may drive a vehicle on any road unless the engine is running and one of the gears is engaged.

2/ The driver of a vehicle descending a downhill shall engage such low gear as is appropriate to the gradient of the slope and the type, construction and weight of the vehicle.

3/ Any driver of a vehicle before his entry into a downhill road shall check the steer, break and other monitoring equipment of the said vehicle function properly.

89. Precaution on Zigzags Road

Any driver operating on a Zigzag road shall:

a) Decrease his speed;

b) Give an audible warning sound for a vehicle approaching from the front; and

c) Drive his vehicle on the right side of the road by considering the conditions and amount of traffic.

፯. ነዳጅ ስለ መሙላት

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ የተሽከርካሪው ሞተር እየሠራ ተሽከርካሪው የሕዝብ ማመላለሻ ከሆነ በተሽከርካሪው ውስጥ መንገደኞች እያሉ ማንኛውንም ዓይነት ነዳጅ መሙላት ወይም ማስሞላት የለበትም።

፪/ በተሽከርካሪው አጠገብ እሳት ወይም ሲጋራ የሚያጨስ ሰው ባለበት ማንኛውም ሞተር ተሽከርካሪው ነዳጅ እንዲሞላ ወይም የነዳጁ ጋን መክደኛ እንዲከፍት ወይም ሌላው ሰው ይህን እንዲያደርግ መፍቀድ የለበትም።

፫/ ማንኛውም ሰው ተሽከርካሪ ነዳጅ ሲሞላ በነዳጅ ማደያው ክልል በ፲፪ ሜትር ክልል ውስጥ በተንቀሳቃሽ ስልክ መነጋገር፣ በሌሎች ኤሌክትሮኒክስ ነክ መሣሪያዎች መጠቀም ወይም ሲጃራ ማጨስ ክልክል ነው።

ክፍል አስራ አንድ

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፲፩. ከግጭትና ጉዳት ክስተት በኋላ የሚኖር ግዴታ

የመንገድ ትራፊክ ግጭት ሲከሰት በግጭቱ ምክንያት ሰው የሞተ ወይም የተጎዳ እንደሆነ ወይም በንብረት ላይ ጉዳት የደረሰ እንደሆነ ቀጥሎ የተዘረዘሩት ግዴታዎች መፈጸም አለባቸው።

፩/ ግጭቱን ያደረሰው አሽከርካሪ ግጭቱ በተከሰተበት ሥፍራ ወይም በተቻለው ፍጥነት በአቅራቢያው ወዲያውኑ ተሽከርካሪውን አቁሞ በዚህ አንቀጽ ንፁስ አንቀጽ (፪)

90. Refueling

1/ No person may refuel or cause or permit a motor vehicle to be refueled while the engine of said motor vehicle is running and if it is a public service vehicle while carrying any passenger.

2/ No person may refuel a motor vehicle, or remove the cap or cover from the fuel tank, or cause or permit another person to do so, if there is a fire or if a person is smoking in the near vicinity of motor vehicle.

3/ Any person may not use mobile telephone or any other electronic related material or lit cigarette while fueling his motor vehicle around fuel station within 12 meters distance.

Part Eleven

Miscellaneous Provisions

91. Obligations after Accident

When any road accident has occurred and it has caused death or injury or damage to property, the following measures shall be taken:

1/ The driver of the vehicle involved in the accident may stop his vehicle immediately on the spot of the accident or as near to it as possible, and, except as

ለተመለከተው ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር በዚህ እንቀጽ የተወሰነውን ግዴታ ሳይፈጽም ተሽከርካሪውን ከግጭቱ ሦስት ማንቀሳቀስ የለበትም።

፪/ ግጭት ያደረሰ ማንኛውም አሽከርካሪ በዚህ ግጭት የተጎዳውን ሰው በአቅራቢያ ወደሚገኝ የመጀመሪያ ህክምና ዕርዳታ መስጫ ወይም ሆስፒታል በማድረስ ዕርዳታ እንዲሰጠው ማድረግን ጨምሮ የተቻለውን ሁሉ ማድረግ አለበት።

፫/ ግጭት ያደረሰ ማንኛውም አሽከርካሪ ለማናቸውም ፖሊስ ወይም ለተጎዳው ሰው ወይም ግጭቱ ለሚመለከተው ለማንኛውም የሌላ ተሽከርካሪ አሽከርካሪ ወይም ግጭቱ በሚመለከተው ማንኛውም ተሽከርካሪ ለተሳፈረ ማንኛውም ሰው ስሙንና አድራሻውን የሚያሸከረክረውን ተሽከርካሪ ባለቤት ስም አድራሻና ተሽከርካሪው ኢንሹራንስ የገባበትን ኩባንያ ስም እና አድራሻ ከዚህ በላይ ለተጠቀሱት ለማንኛውም ሰው መስጠትና እንዲሁም የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃዱን ማሳየት አለበት።

፬/ አገልግሎቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚደርሱ የትራፊክ ግጭት መረጃዎችን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የማሰባሰብ የማደራጀት የመተንተን እና የማሰራጨት እንዲሁም ብሄራዊ የመረጃ ማእከል የማቋቋም እና የማስተዳደር ሀላፊነት አለበት።

provided in sub article 2 of this Article, he may not move it from said spot until he has fulfilled all his obligations as set forth in this Article.

2/ The driver of the vehicle involved in the accident shall render all possible help and assistance to any person injured in the said accident, including transportation to the nearest hospital.

3/ The driver of the vehicle involved in the accident shall give his name and address to any policeman or any injured person or to the driver of any other vehicle involved in the accident, or to any passenger of any other vehicle in the accident. He shall also give to any such person the name and address of the owner of the vehicle he is driving and the name and address of any company with which the vehicle is insured, and shall produce and show his driving license to any such person.

4/ The service is responsible for collecting, organizing, analyzing and disseminating nationwide traffic collision data using modern technology, as well as establishing and managing a national data center.

፻፪.ስለ ማስታወቅ

፩/የመንገድ ትራፊክ ግጭት ያደረሰ ማንኛውም አሽከርካሪ፡-

ሀ)በግጭቱ ሰው የሞተ ወይም የተጎዳ እንደሆነ ወዲያውኑ ወይም በተቻለ ፍጥነት ወይም

ለ) ጉዳት የደረሰው በንብረት ላይ እንደሆነ ግጭቱ ከደረሰ በኋላ ከሀያ አራት (፳፬) ሰዓት ባልበለጠ ጊዜ

ግጭቱ በደረሰበት ስፍራ ለሚገኘው የትራፊክ ተቆጣጣሪ ማሳወቅ አለበት፤ ነገር ግን የትራፊክ ተቆጣጣሪ የሌለ እንደሆነ በግጭቱ ስፍራ የሚቀርበው ፖሊስ ፅ/ቤት መረጃ የመስጠት ግዴታ አለበት።

፪/ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፻፩ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በመንገድ ላይ ብቻውን በቆመ ተሸከርካሪ ላይ ግጭት ያደረሰ ማንኛውም የተሸከርካሪ አሽከርካሪ ተሸከርካሪውን ወዲያውኑ አቁሞ፡-

ሀ) የሌላውን ተሸከርካሪ አሽከርካሪ መፈለግ እና የራሱን ስምና አድራሻ መስጠት ወይም

ለ) የተጎደው ተሸከርካሪ አሽከርካሪ ወይም የተሸከርካሪው ባለቤት ያለበትን ለማግኘት ባይችል ግጭቱ የደረሰበት ስፍራ ለሚገኘው የትራፊክ ተቆጣጣሪ ወይም ለሚቀርበው የፖሊስ ጣቢያ ማሳወቅ አለበት። እንዲሁም ስሙን እና

92. Notification

1/ A driver involved in a traffic accident shall notify a traffic police on the spot or, if there is none, to the nearest police station:

a) Immediately, or as soon as possible, when a person has been died or injured in the accident; or

b) Not later than twenty-four hours after the accident, when only property has been damaged.

2/ Without prejudice to article 91 of this Regulation, the driver of a vehicle involved in an accident with an unattended vehicle shall stop his vehicle and:

a) find the driver of the other vehicle and give him his name and address; or

b) if he is unable to find the driver of the damaged vehicle, he shall notify to the traffic controller or in the absence of the traffic controller to the nearest police station where the accident occurred and also leave in a visible place on said vehicle a notification in

አድራሻውን የሚያሸከረከረው ተሸከርካሪ ሰሌዳ ቁጥር እና የግጭቱን አጭር መግለጫ በጽሁፍ አድርጎ ተሸከርካሪው ላይ ሊታይ በሚችልበት ስፍራ አስቀምጦ መሄድ አለበት።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የትራፊክ ግጭት አድርሶ የሚያመልጥ አሸከርካሪን የትራፊክ ተቆጣጣሪው ተከታትሎ በመያዝ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል።

፬/ ግጭት ያደረሰ ወይም ግጭት የደረሰበትን ተሸከርካሪ ጥገና የሚያከናውኑ የተሸከርካሪ ጥገና ጋራጆች የደረሰውን የግጭት ሁኔታ እና ዓይነት የሚገልፅ መረጃ ከፖሊስ የተሰጠው መሆኑን ሳያረጋግጡ ጥገናውን ማከናወን የለባቸውም።

፳፫. የተሸከርካሪ ባለቤት ግዴታ

ግጭት ያደረሰ ወይም ይህን ደንብ ወይም ማንኛውንም ሌላ የትራፊክ ሕግ የተላለፈ የተሸከርካሪ ባለቤት ግጭቱ ወይም ጥፋቱ በተፈጸመበት ወቅት ተሸከርካሪውን ያሸከረከር የነበረውን ሰው ስም፣ አድራሻና ስለሾፌሩ የሚያውቀውን ማንኛውም መረጃ ወይም ማስረጃ በሚመለከተው የሕግ አካል ሲጠየቅ የማሳወቅና የመስጠት ግዴታ አለበት።

writing giving his name and address, the registration number of the vehicle he is driving.

3/ Without prejudice to the provisions of sub article (1) and (2) of this Article, the traffic controller shall track down the driver who escape from the traffic accident and present to the respected body.

4/ Vehicle repair garages that carry out repairs to vehicles that have caused a collision or that have been involved in a collision should not carry out repair without conforming that the police have provided information on the nature and type of collision.

93. Obligation of an Owner of a Vehicle

The owner of a vehicle involved or believed to have been involved in an accident or in a violation of this Regulation or any other law shall give to any policeman, upon request, the name and address of the driver, who, to the best of his knowledge, was driving the vehicle at or near the time of the accident or the violation.

፲፩.የሌሎች አካላት ተግባር

፩/አግባብነት ያለው አካል የዚህ ደንብ ድንጋጌዎችን በአግባቡ ስራ ላይ ለማዋል ለተማሪ ትራፊክ፣ ለደንብ አስከባሪ ወይም ለፍቃደኛ የትራፊክ አስተባባሪ አካላት የትራፊክ ደንብ ሥልጠና በመስጠት የማስተባበርና መረጃ የመስጠት ሥራ እንዲያካሂዱ ሊወክል ይችላል፡፡

፪/ ለዚህ አንቀጽ ድንጋጌ ዓላማ ሲባል፡-

ሀ)“የተማሪ ትራፊክ” ማለት ከተለያዩ ትምህርት ቤቶች የተመለመሉ ተማሪዎች የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ሥልጠና ወስደው በትምህርት ቤታቸው አካባቢ ፍሰቱን የሚያስተባብሩና የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ግንዛቤ የሚሰጡ፤

ለ)“የመንገድ ደንብ አስከባሪ” ማለት የመንገድ ትራፊክ ፍሰት ላይ መሰናክልና እና ችግሮች ሲፈጠሩ መሰናክሉን የሚያስነሱ እና መረጃ የሚሰጡ፤

ሐ) “ፍቃደኛ የትራፊክ ተባባሪ አባላት” ማለት መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶችና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ አባላት ሆነው መሠረታዊ የትራፊክ ደንብ መተላለፍ ሁኔታ ለትራፊክ ተቆጣጣሪና አግባብነት ላለው አካል መረጃ በመስጠት ቁጥጥሩን የሚያግዙ፤ አካላት ናቸው፡፡

፫/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (፪) ከተራ

94. Duties of other Organs

1/For the proper implementation of this regulation the appropriate organ may delegate the student traffic, law enforcing organs or voluntary traffic associate members by providing traffic regulation training to provide information and coordination traffic movement.

2/ For the purpose of those organs delegated as per sub-article (1) of this Article:

a)“Student Traffic” means student nominated from different schools that took road traffic safety training and coordinate traffic flow and provide road traffic safety awareness around their schools.

b) “Road Regulation Regulatory” means organs that remove road obstruction and provide information in the event of road traffic flow obstacles arise.

c) “Voluntary traffic associate members” means a nominated member from governmental and non-governmental organs and from different public sectors who inform traffic violations and assist road traffic controlling.

3/ The organs referred to sub article (2) of

ፊደል (ሀ) እስከ (ሐ) የተመለከቱ አካላት ሥራቸውን ሲያካሂዱ የፀና የማንነት መታወቂያ እና ስራውን ለማከናወን የሚያስችል ህጋዊ ማስረጃ መያዝ ይኖርባቸዋል።

፲፮. በደንብ ተላላፊዎች ላይ የሚጣል ቅጣት

፩/ በወንጀል ሕግ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የዚህን ደንብ ድንጋጌ ተላልፎ የተገኘ ማንኛውም ሰው ከዚህ ደንብ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ 'ለ' መሰረት ይቀጣል።

፪/ የትራፊክ ተቆጣጣሪ በዚህ ደንብ ድንጋጌዎች የተላለፈን አሽከርካሪ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃዱን ጠይቆ በመቀበል ላጠፋው ጥፋት የሚገባውን ቅጣት እንዲፈፅም የሚያዝ የቅጣት ወረቀት መስጠት አለበት።

፫/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ አሽከርካሪው የቅጣት ወረቀቱን በማናቸውም ሁኔታ ለመቀበል ፈቃደኛ ካልሆነ፣ የተሸከሪካሪውን በር እና መስኮት በመዝጋት አስፈላጊውን መረጃ ለትራፊክ ተቆጣጣሪ የከለከለ እንደሆነ፣ አሽከርካሪው በውስጡ ሳይኖር በቆመ ወይም በሚንቀሳቀስ ተሸከርካሪ ላይ የትራፊክ ተቆጣጣሪው የተሸከሪካሪውን ሰሌዳ በመጠቀም ቅጣት ይፈፅማል።

፬/ የትራፊክ ተቆጣጣሪ ወይም በሕግ ሥልጣን የተሰጠው ሌላ ሰው የዚህን ደንብ ድንጋጌዎች

this Article from (a) to (c) shall possess valid identification card and valid evidence to undertake those activities.

95. Penalty on Regulation Violators

1/ Without prejudice to the provisions of the criminal code, any person who violates provisions of this Regulation shall be punished in accordance with schedule 'B' of this Regulation.

2/A traffic controller shall request and take the driving from a vehicle driver who violates the provision of this regulation and give appropriate charge letter which commands to pay fines.

3/ If the driver is not willing to take the traffic ticket by closing the windows and doors of the vehicle or if the driver is not around a parked car the traffic controller shall issue a charge letter using the plate of the vehicle.

4/ The traffic controller or any other person who is legally authorized may issue a charge letter to a pedestrian

የተላለፈን የእግረኛ ወይም ሌላ ማናቸውም ሰው ላጠፋው ጥፋት የሚገባውን ቅጣት እንዲፈፀም የቅጣት ወረቀት መስጠት አለበት። ዝርዝር አፈጻጸሙ ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል፡፡

፮/ በዚህ አንቀጽ መሰረት የቅጣት ወረቀት የተሰጠውና በተሰጠው የቅጣት ወረቀት ተገቢነት ላይ ቅሬታ ያደረገበት ማንኛውም ሰው፡-

ሀ) በሁለት የሥራ ቀናት ውስጥ የቅጣት ወረቀቱን ለሰጠው ትራፊክ ተቆጣጣሪ መሰሪያ ቤት ቅሬታውን ለማቅረብ ይችላል።

ለ) በዚህ ንዑስ አንቀጽ ፊደል ተራ (ሀ) መሰረት ባቀረበው ቅሬታ ላይ በተሰጠው ምላሽ ቅሬታ ያለው ማንኛውም ሰው ውሳኔውን ባወቀ በአምስት የሥራ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን አግባብነት ላለው አካል ማቅረብ ይችላል።

፯/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፭) መሰረት ቅሬታውን አቅርቦ ያላሻረ ቅሬታ አቅራቢ የተጣለበትን ቅጣት በአስር የሰራ ቀናት ውስጥ መክፈል አለበት

፷/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፮) ድንጋጌ ቢኖርም የተጣለበትን ቅጣት የከፈለ ማንኛውም አሽከርካሪ ቅጣቱን በከፈለ በሰላላ ቀናት ውስጥ የተጣለበትን ቅጣት እንዲሰረዝለት ቅሬታውን ለሚኒስቴሩ ማቅረብ ይችላል፡፡ በሚኒስቴሩ የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ አስተዳደራዊ ውሳኔ ይሆናል፡፡

violating this regulation. Details shall be determined on the basis of a directive issued by the Ministry.

5/ Any driver who is received a charge letter to pay fine pursuant to this article, but has a complaint on the penalty:

a) Can log his complaint within two working days to the office of the traffic controller who provided him with a letter of charge to pay penalty.

b) Any person if dissatisfied with decision given to him in accordance with paragraph (a) of this sub- article can lodge his complaint to the appropriate body within five working days.

6/ Any driver or person fined in accordance with article 5 shall pay the penalty within ten working days, unless he reverses his penalty through complaint lodged.

7/Notwithstanding the provision of sub article (6) of this Article any person who paid his fines penalty can lodge his complaint on the penalty to the ministry; the decision to be given by the ministry shall be the final administrative decision.

፮/ የትራፊክ ተቆጣጣሪው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሰረት ከአሽከርካሪው ላይ የተቀበለውን የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ አሽከርካሪው ከየት መቀበል እንደሚችል ማስረዳት እና በሁለት ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ በአቅራቢያው በህግ ስልጣን ለተሰጠው አካል ማስረከብ አለበት።

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሰረት በሚጣል ቅጣት የሚመዘገብ የጥፋት ነጥብ በሪከርድነት ተመዝግቦ የሚቆየው ለአንድ ዓመት ብቻ ይሆናል።

፲/ በማንኛውም የደንብ ጥሰት የተቀጣ ደንብ ተላላፊ እስከ አስረኛው (፲ኛው) ቀን ድረስ የተቀጣውን የገንዘብ መጠን ብቻ የሚከፍል ሲሆን ከአስረኛው ቀን በኋላ በየቀኑ የሚታሰብ ፮% ወለድ እየታሰበ ለስድስት ወር ቅጣቱን ከፍሎ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫውን መውሰድ ይችላል።

፲፩/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፲) መሰረት ቅጣቱን ያልከፈለ አሽከርካሪ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃዱ ለስድስት ወር ይታገዳል።

፲፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) እና (፫) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በህግ ስልጣን ለተሰጠው አካል በማንኛውም ጊዜ የኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ ቁጥጥር እና የቲኬት መመዝገቢያ ሥርዓቶችን በመትከል ወይም ተግባራዊ በማድረግ የፍጥነት እና ሌሎች የትራፊክ ጥሰቶችን በመፈጸም የዚህን

8/ In accordance with sub article (2) of this regulation a traffic controller who receives driving qualification licence from a driver shall notify to the driver from where he can collect his licence and deliver the licence to the nearby concerned body within two consecutive working days.

9/ According to sub-article (1) of this Article, the point of offences recorded as a penalty shall be kept for one year only.

10/ Violator who is fined for any rule violation shall pay only the fined amount up to the tenth (10th) day, and after the tenth day, 5 % interest will be calculated daily and can pay the fine for six months and take the driving licence.

11/ The driving licence of the driver shall be suspended for six months if he fails to pay the fine in accordance to sub article 10 of this Article.

12/ Without prejudice to sub articles 2 and 3 this Article, the competent body may any time install electronic technologic control or for registration of charge letter for speeding and other violations.

ደንብ ድንጋጌዎችን የተላለፉትን አሽከርካሪዎችን መቆጣጠር እና መቅጣት አለበት።

፲፫/ የዚህን ደንብ የቅጣት አወሳሰንን ለመደንገግ በቅጣት ዝርዝር ውስጥ የገቡ የነጥብ አያያዝ ሥርዓቶችን ተግባራዊ ለማድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ ይህ ደንብ ከፀደቀበት ጊዜ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ የኤሌክትሮኒክስ እና የበይነመረብ የመረጃ መያዣ ሥርዓት ተግባራዊ ይደረጋል።

፲፮. ስለ ዕውቀትና ክህሎት ስልጠና

፩/ ማንኛውም አሽከርካሪ በዚህ ደንብ ሰንጠረዥ ለ የነጥብ አያያዝ ስርአት መሰረት የተያዘበት ነጥብ ለእግድ የሚያበቃው ጣራ ላይ ደርሶ የታገደበት እንደሆነ የብቃት ማረጋገጫው እንዲመለስለት የዕቅትና ክህሎት ስልጠና የወሰደበትን ማረጋገጫ በማቅረብ እግዱ እንዲነሳለት ማድረግ ይችላል።

፪/ ከላይ በንኡስ አንቀፅ ፩ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በነጥብ ቅጣቱ መሰረት የተመዘገበበትን ነጥብ የእግድ ጣራው ላይ ከመድረሱ በፊት የቅጣት ነጥቡን ለማስቀነስ የዕውቀትና ክህሎት ስልጠና በመውሰድ አሽከርካሪው የተመዘገበበትን የቅጣት መጠን ውስጥ ፬ ነጥብ ማስቀነስ ወይም ማሰረዝ ይችላል።

፲፯. የትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ስለሚፈጽሙት ጥፋት

ማንኛውም የትራፊክ ተቆጣጣሪ የዚህን ደንብ

13/ In order to implement the point management systems included in the penalty list to determine the penalty of this Regulation, an electronic and internet data storage system will be implemented at the national level from the time this Regulation is approved.

96. Knowledge and Skill Training

1/ Any driver whose permit is suspended on the basis of the point-based penalty system of schedule 'B' of this regulation could get the lifting of the suspension by taking rehabilitation training.

2/ Subject to the provision of sub-article 1 above, the driver can get reduce or cancel 4 points from the amount of penalty by taking remedial training to reduce the penalty point before reaching the suspension threshold.

97. Offences Committed by Traffic Controllers

If a Traffic Control Office confirms with

ድንጋጌዎች ሲያስፈጽም ጥፋት የፈጸመ ስለመሆኑ የትራፊክ ተቆጣጣሪው መሥሪያ ቤት በማስረጃ ያረጋገጠ እንደሆነ በሌላ አግባብነት ባለው ሕግ የሚጠየቅ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ አስተዳደራዊ እርምጃ እንዲወሰድበት ይደረጋል።

፲፰. የተሻሩ እና ጸንተው የሚቆዩ ሕጎች

፩/ የመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ መቆጣጠሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፪፻፰/፪ሺ፫ (በደንብ ቁጥር ፫፻፺፭/፪ሺ፱ እንደተሻሻለ) በዚህ ደንብ ተሽሯል።

፪/ ይህን ደንብ የሚቃረን ማንኛውም ደንብ፣ መመሪያ ወይም የአሠራር ልምድ በዚህ ደንብ በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፫/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ እና ንዑስ አንቀጽ ፪ ድንጋጌዎች ቢኖሩም በመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ መቆጣጠሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፪፻፰/፪ሺ፫ እና በመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ መቆጣጠሪያ ማሻሻያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት (ማሻሻያ) ደንብ ቁጥር ቁጥር ፫፻፺፭/፪ሺ፱ መሰረት ወጥተው ወይም ጸንተው የነበሩ መመሪያዎች ከዚህ ደንብ ድንጋጌዎች ጋር እስካልተቃረኑ ድረስ በዚህ ደንብ እንደወጡ ተቆጥረው የጸኑ ይሆናሉ።

evidence that a traffic controller has committed offence while enforcing the provisions of this Regulation, without prejudice to his liability in accordance with appropriate law, shall take administrative measures.

98. Repealed and Effective Laws

1/ Road Transport Traffic control council of Ministers Regulation No. 208/2011 (As amended by Regulation No. 395/2017) is hereby repealed by this Regulation.

2/ Any regulation or Directives or practice inconsistence with the provision of this Regulation shall have no effect on matters stated herein.

3/ Without prejudice the provisions of sub article (1) and (2) of this Article all directives issued based on Road Transport Traffic control council of Ministers Regulation No. 208/2011 and Road Transport Traffic control council of Ministers (Amendment) Regulation No.395/2017, be deemed to have been issued under this regulation and shall remain in force.

፲፱. ደንብ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ ነሐሴ ፲፫ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

ዐብይ አህመድ (ዶ/ር)

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ

ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

99. Effective Date

This Regulation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa this 19th day of August 2024

ABIY AHMED (DR.)

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሠንጠረዥ “ሀ”

የመንገድ ምልክቶች እና ማመላከቻዎች

| የመንገድ ምልክቶች | | ROAD SIGNS |
|----------------------------------|---|--|
| ፩. የማስጠንቀቂያ ምልክት | | I. WARNING SIGNS |
| የተበላሽ መንገድ |  | Road in bad condition |
| ወደ ግራ የሚታጠፍ መንገድ |  | Road turns to the left |
| ወደ ቀኝ የሚታጠፍ መንገድ |  | Road turns to the right |
| መጀመሪያ ወደ ግራ ቀጥሎ ወደ ቀኝ የሚታጠፍ መንገድ |  | Road turns first to the left and then in the right |
| መጀመሪያ ወደ ቀኝ ቀጥሎ ወደ ግራ የሚታጠፍ መንገድ |  | Road turns first to the right and then in the left |
| እየጠበበ የሚሄድ መንገድ |  | Road narrow |
| ጠባብ ድልድይ |  | Narrows bridge |
| በመንገዱ ላይ ሠራተኞች አሉ |  | Men at work on road |

| | | |
|--|---|---|
| ባለ አራት አቅጣጫ መስቀለኛ መንገድ |  | Intersection in four direction |
| መገናኛ መንገድ በቀጥታና ወደ ግራ |  | Intersection straight ahead and to the left |
| መገናኛ መንገድ በቀጥታና ወደ ቀኝ |  | Intersection straight ahead and to the right |
| መገናኛ መንገድ ወደ ግራና ወደ ቀኝ፣ ወደ ፊት ቀጥታ መንገድ የለም |  | Intersection to the left and to the right, no road straight ahead |
| መዝጊያ ያለው የባቡር ሐዲድ ማቋረጫ |  | Railway crossing with gate |
| መዝጊያ የሌለው የባቡር ሐዲድ ማቋረጫ |  | Railway crossing without gate |
| ወደፊት የትራፊክ መብራት አለ |  | Traffic light ahead |
| ወደ ግራ የሚታጠፍ አደገኛ ኩርባ (ምልክቱ ሲዞር ወደ ቀኝ የሚታጠፍ አደገኛ ኩርባ) |  | Sharp deviation of route to left (to right if chevrons reversed) |
| በመገናኛ ሥፍራ ላይ ለተላላፊዎች ቅድሚያ ሰጥ |  | Code priority to traffic on the crossing road |
| በመንገድ አግድም የሚነፍስ ኃይለኛ ንፋስ አለ |  | Strong cross wind |

| | | |
|--|---|--|
| <p>ወደፊት ከብ አደባባይ አለ</p> |  | <p>Round about ahead</p> |
| <p>ሁለት ነጠላ መንገድ ወደ አንድ ነጠላ መንገድ ይለወጣል</p> |  | <p>Dual carriage way ends</p> |
| <p>መንገዱ በስተቀኝ በኩል ይጠባል (ምልክቱ ከሆረ በግራ በኩል)</p> |  | <p>Road narrows to right (left if symbol reversed)</p> |
| <p>ተደጋጋሚ የማስጠንቀቂያ ወይም የተደጋጋሚ የባቡር ሐዲድ ማቋረጫ ማስጠንቀቂያ:-</p> <p>ሀ. ወደፊት ፳፻፶ ሜትር ርቀት የባቡር ሐዲድ ማቋረጫ መኖሩን የሚያመለክት!</p> <p>ለ. ወደፊት ፳፻፸ ሜትር ርቀት የባቡር ሐዲድ ማቋረጫ መኖሩን የሚያመለክት!</p> <p>ሐ. ወደፊት ፳፻ ሜትር ርቀት የባቡር ሐዲድ ማቋረጫ መኖሩን የሚያመለክት!</p> |  | <p>Repeated warning or railway Crossing:-</p> <p>a. Railway crossing 250 meters ahead;</p> <p>b. Railway crossing 170 meters ahead;</p> <p>c. Railway crossing 100 meters ahead;</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>ባለአንድ አቅጣጫ መንገድን ባለሁለት አቅጣጫ መንገድ ያቋርጠዋል</p> |  | <p>Two way traffic crosses one way road</p> |
| <p>በመንገድ ላይ የሚፈናጠር ድንጋይ አለ</p> |  | <p>Loose stones on road</p> |
| <p>የባቡር ሐዲድ ማቋረጫ</p> |  | <p>Railway crossing</p> |
| <p>አደገኛ ቁልቅለት</p> |  | <p>Dangerous slop</p> |
| <p>የእግረኞች ማቋረጫ</p> |  | <p>Pedestrian's crossing</p> |
| <p>ማስጠንቀቂያ፣ ስለሕፃናት</p> |  | <p>Attention children</p> |
| <p>በአንድ አቅጣጫ መንገድ ላይ ለጊዜው ትራፊክ በሁለት አቅጣጫ እንዲሄድበት የተፈቀደ</p> |  | <p>Temporary two-way traffic on one-way road</p> |
| <p>የሚያንሸራተት መንገድ</p> |  | <p>Slippery road</p> |
| <p>አደጋ</p> |  | <p>General danger</p> |
| <p>ወደፊት የትራፊክ መጨናነቅ አለ</p> |  | <p>Traffic congestion ahead</p> |
| <p>መንገዱን የሚያቋርጡ የዱር እንስሳት ስለሚኖሩ ጥንቃቄ አድርግ</p> |  | <p>Take care of, wild animals may cross the road.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>ወደፊት የቤት እንስሳት አለ- (መንገዱን ያቋርጣሉ)</p> |  | <p>Cattle ahead crossing road</p> |
| <p>ማስጠንቀቂያ፣ ስለአካል ጉዳተኞች</p> |  | <p>Attention disabled persons</p> |
| <p>ወደፊት የእርሻ መሣሪያዎች አለ- (መንገዱን ያቋርጣሉ)</p> |  | <p>Farm machinery ahead/crossing</p> |
| <p>ጠመዘማዛ መንገድ</p> |  | <p>Winding road</p> |
| <p>ወደፊት የእሳት አደጋ መከላከያ ጣቢያ አለ፣ (የእሳት አደጋ መከላከያ ተሽከርካሪ ያቋርጣል)</p> |  | <p>Fire station ahead/fire Fighting vehicle crossing</p> |
| <p>ወደፊት የጭነት ተሽከርካሪዎች አለ፣ (መንገዱን ያቋርጣሉ)</p> |  | <p>Trucks ahead/crossing</p> |
| <p>ወደፊት የሀፃናት መጫወቻ ቦታ አለ</p> |  | <p>Play ground</p> |
| <p>መንገድ ለሁለት መካፈል የሚጀምርበት</p> |  | <p>Divided road begins</p> |
| <p>ለሁለት ተከፍሎ የነበረ መንገድ ማብቂያ</p> |  | <p>Divided road ends</p> |



| | | |
|---|---|--|
| ቁም የሚል ምልክት ወደፊት አለ |  | Stop sign ahead |
| ቅድሚያ ስጥ የሚል ምልክት ወደፊት አለ |  | Yield sign ahead |
| በጎን በኩል ማዕዘናዊ ቅርፅ ሰርቶ የሚገናኝ መንገድ አለ |  | Side road (angled) |
| T ቅርፅ ያለው መገናኛ መንገድ |  | T Intersection |
| በባንዲራ ትራፊክን የሚያስተናግድ ሰው አለ |  | Flagger |
| መንገድ ቀያሽ አለ |  | Survey crew |
| ከባለአራት አቅጣጫ መንገድ ትይዩ የባቡር ሀዲድ ማቋረጫ አለ |  | Parallel rail road crossing (cross road) |
| በጎን በኩል ከተገናኘው መንገድ ትይዩ የባቡር ሀዲድ ማቋረጫ መንገድ አለ |  | Parallel rail road crossing (side road) |
| T ቅርፅ ካለው መንገድ ትይዩ የባቡር ሀዲድ ማቋረጫ መንገድ አለ |  | Parallel rail road crossing (T intersection) |
| የአስፋልት መንገድ መጀመሪያ |  | Pavement begins |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| የአባቶች መንገድ መጨረሻ |  | Pavement ends |
| ናዳ አለ |  | Falling rocks |
| ተንቀሳቃሽ (ተነሺ) ድልድይ |  | Swing bridge |
| ወደ ወንዝ ዳርቻ የሚወስድ መንገድ |  | Road leads to quay or river bank |
| የመንገዱ ዳር አደገኛ ነው |  | Dangerous shoulders |



| ፪. የሚቆጣጠሩ ምልክቶች | | 2. REGULATORY SIGNS |
|---|---|--|
| ቀስቱ በሚያመለክተው አቅጣጫ ተሽከርካሪዎች ማለፍ ይችላሉ |  | Vehicles may pass either side |
| ቀስቱ በሚያመለክተው የማቆሚያ ሥፍራ ላይ ብቻ አቁም |  | Park right only (left if symbol reversed) |
| ምልክቱ ያለበትን ቦታ ቀኙን አለፍ |  | Pass the place so marked on its right side |
| ምልክቱ ያለበት ቦታ ግራውን አለፍ |  | Pass the place so marked on its left side |
| ቀስቱ በሚያመለክተው አቅጣጫ አለፍ |  | Proceed in direction by arrow mark on sign |
| የትራፊኩን ክብ አስቀድሞ በመዞር ላይ ላለ ተሽከርካሪ ቅድሚያ ሰጥተህ ቀስቱ እንደሚያመለክተው የትራፊኩን ክብ ዙር |  | cede priority to traffic already circling traffic circle, then circle traffic circle as indicated by the arrow |
| በፔዳል የሚንቀሳቀሱ ሳይክሎች ብቻ የሚያልፉበት መንገድ |  | Road to be used by pedal cyclists only |
| በመንገዱ ላይ የማሽከርካሪያ አነስተኛ ፍጥነት |  | Minimum speed |
| የአነስተኛ ፍጥነት መጨረሻ |  | End of minimum speed |

| | | |
|--|---|--|
| <p>በስተግራ ዞሮ መመለስ ክልክል ነው</p> |  | <p>No U turns</p> |
| <p>ጠቅላላ ርዝመቱ በምልክቱ ላይ ከተጠቀሰው ሜትር በላይ ለሆነ ተሽከርካሪ ወይም ለተቀጣጠሉ ተሽከርካሪዎች የተከለከለ</p> |  | <p>No vehicle or combination of vehicles over shown length</p> |
| <p>ጠቅላላ ክብደቱ በምልክቱ ላይ ከተመለከተው በላይ ለሆነ የጭነት ተሽከርካሪ የተከለከለ</p> |  | <p>Closed to truck of total weight above the weight indicated on the sign</p> |
| <p>ጠቅላላ ክብደቱ በምልክቱ ላይ ከተመለከተው በላይ ለሆነ ተሽከርካሪ የተከለከለ</p> |  | <p>Closed to vehicle a total weight above the weight indicated on the sign</p> |
| <p>ለብስክሌት የተከለከለ</p> |  | <p>Closed to bicycles</p> |
| <p>በእጅ ለሚገፋትም ጭምር ለማንኛውም ተሽከርካሪ ከአንድ አቅጣጫ የተዘጋ መንገድ</p> |  | <p>Closed to all vehicles including handcarts (one way road)</p> |
| <p>ወደ ግራ መታጠፍ ክልክል ነው</p> |  | <p>No left turn</p> |
| <p>ከሁለት እግር በላይ ያላቸውን የሞተር ተሽከርካሪዎች መቅደም የተከለከለ</p> |  | <p>No overtaking of motor than two wheels</p> |
| <p>ከሁለት እግር በላይ ላላቸው የሞተር ተሽከርካሪዎች የተከለከለ</p> |  | <p>Closed to motor vehicles having more than two wheels</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>ለሞተር ባስክሌት የተከለከለ</p> |  | <p>Closed to motor cycles</p> |
| <p>ለባለሞተር ተሽከርካሪዎች የተከለከለ</p> |  | <p>Closed to motor vehicle</p> |
| <p>የከተማ ክልል</p> |  | <p>Municipal area</p> |
| <p>ፍጥነት የተወሰነበት ክልል መጨረሻ ወይም የከተማ ክልል መጨረሻ</p> |  | <p>End of area of restricted speed or end of municipal area</p> |
| <p>ምልክቱ እንደሚያመለክተው እንደ የተደረገበት ክልል መጨረሻ</p> |  | <p>End of area of restriction as indicated on sign</p> |
| <p>የጥሩምባ ድምጽ ማሰማት የተከለከለበት</p> |  | <p>Prohibition of use of audible warning appliances</p> |
| <p>ቁም፣ ይህ ምልክት ባለበት ማንኛውም ተሽከርካሪ ከመስቀለኛ መንገድ ከመግባቱ በፊት መቆም አለበት</p> |  | <p>Stop! All vehicle will be brought to a complete standstill before entering intersection</p> |
| <p>በእንስሳት ለሚሳቡ ተሽከርካሪዎችና ለእንስሳት የተከለከለ</p> |  | <p>Closed to animal-drawn vehicles and to animals</p> |
| <p>በእጅ ለሚገፉ ተሽከርካሪዎች የተከለከለ</p> |  | <p>Closed to handcarts</p> |


| | | |
|---|---|--|
| <p>ለአግረኞች የተከለከለ</p> |  | <p>Closed to pedestrians</p> |
| <p>የአክሲሎ ጭነት በምልክቱ ላይ ከተመለከተው ጭነት በላይ ለሆነ ተሽከርካሪ የተከለከለ</p> |  | <p>Closed to vehicles where the load on any one axle exceeds the load indicated on the sign</p> |
| <p>ፍጥነት የተወሰነበት ክልል፣ በኪሎ ሜትር በምልክቱ ላይ ከተመለከተው ፍጥነት በላይ የተከለከለ</p> |  | <p>Area of restricted speed: speeds exceeding that indicated on the sign in kilometers is prohibited</p> |
| <p>ጠቅላላ ስፋቱ በሜትር በምልክቱ ላይ ከተመለከተው በላይ ለሆነ ተሽከርካሪ የተከለከለ</p> |  | <p>Closed to vehicles of a total width exceeding that indicated in meters on the sign</p> |
| <p>ጠቅላላ ከፍታቸው በሜትር በምልክቱ ላይ ከተመለከተው በላይ ለሆኑ ተሽከርካሪዎች የተከለከለ</p> |  | <p>Closed to vehicles of a total height exceeding that indicated in meters on the sign</p> |
| <p>ቅድሚያ ያለው መንገድ</p> |  | <p>Priority road</p> |
| <p>ቅድሚያ ያለው መንገድ የሚለው ምልክት-ትዕዛዝ መጨረሻ</p> |  | <p>End of Priority road</p> |
| <p>ወደቀኝ መታጠፍ ክልል ነው</p> |  | <p>No right turn</p> |
| <p>በምልክቱ ላይ ከሚታየው ባነሰ ርቀት ተጠግቶ ማሽከርከር ክልል ነው</p> |  | <p>Driving of vehicles less than over shown length apart is prohibited</p> |
| <p>በእጅ ለሚገፉትም ጭምር ለማንኛውም ተሽከርካሪ ከሁለቱም አቅጣጫ የተዘጋ መንገድ</p> |  | <p>Closed to all vehicles including handcraft</p> |



| | | |
|---|---|---|
| <p>ይህ ምልክት ካለበት ጀምሮ እስከሚቀጥለው መስቀለኛ መንገድ ወይም "መጨረሻ" ከሚል ቃል ጋር ቀጥሎ የሚገኝ የዚህ ዓይነት ምልክት እስካለበት ድረስ ለአጭርም ሆነ ለረጅም ጊዜ ለማቆም የተከለከለ</p> |  | <p>No stopping and parking from this sign to the next intersection, or to the next sign of this kind with the inscription "End"</p> |
| <p>ይህ ምልክት ካለበት ጀምሮ እስከሚቀጥለው መስቀለኛ መንገድ ወይም "መጨረሻ" ከሚል ቃል ጋር ቀጥሎ የሚገኝ የዚህ ዓይነት ምልክት እስካለበት ድረስ በመዘግየት ለማቆም ያልተፈቀደ</p> |  | <p>No parking from this sign to the next intersection, or to the next sign of this kind with the inscription "End"</p> |
| <p>ከወደፊት ለሚመጣ ተሽከርካሪ ቅድሚያ ስጥ</p> |  | <p>Cede priority to oncoming vehicles</p> |
| <p>ቀም፣ የጉምሩክ መስሪያ ቤት</p> |  | <p>Stop! Customs office</p> |
| <p>አደገኛ ፍንዳታ የሚያስከትል ጭነት ለጫነ ተሽከርካሪ የተፈቀደበት መንገድ</p> |  | <p>Hazardous cargo road</p> |
| <p>አደገኛ ፍንዳታ የሚያስከትል ጭነት ለጫነ ተሽከርካሪ የተከለከለ</p> |  | <p>Closed to hazardous cargo</p> |
| <p>የጭነት ተሽከርካሪ መተላለፊያ</p> |  | <p>Truck's road</p> |
| <p>ለጭነት ተሽከርካሪ የተከለከለ</p> |  | <p>Closed to truck</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>የተሽከርካሪ መጎተቻ ክልል</p> |  | <p>Tow away zone plaque</p> |
| <p>የደሴቱን ቀኝ ያዝ</p> |  | <p>Keep right</p> |
| <p>የደሴቱን ግራ ያዝ</p> |  | <p>Keep left</p> |
| <p>ለአንድ ረድፍ ከተቀመጠው አነስተኛ ፍጥነት በላይ ማሽከርከርን የሚያስገድድ</p> |  | <p>Compulsory minimum speed to one lane</p> |
| <p>በተለያዩ ረድፍ ውስጥ ተፈፃሚ እንዲሆን የተቀመጠ የፍጥነት ወሰን</p> |  | <p>Speed limits applying to different lanes</p> |
| <p>በተለያዩ ረድፍ ውስጥ ተፈፃሚ እንዲሆን የተቀመጠ አነስተኛ ፍጥነት ወሰን</p> |  | <p>Compulsory minimum speed applying to different lanes</p> |

| ፫. መረጃ ሰጪ ምልክቶች | | 3. INFORMATIVE SIGNS |
|-----------------------|---|---------------------------|
| የጥገና አገልግሎት |  | Break dawn service |
| መዝናኛ (ቡና ቤት) |  | Refreshments or cafeteria |
| ምግብ ቤት |  | Restaurant |
| ወደ ፊት የእግረኛ ማቋረጫ አለ |  | Pedestrian crossing ahead |
| ቴሌፎን (ስልክ) |  | Telephone |
| የነዳጅ ማደያ ጣቢያ |  | Fuel |
| ባለአንድ አቅጣጫ መንገድ |  | One way street |
| ወደ ግራ የሚያስኬድ መንገድ የለም |  | No through road on left |
| ወደ ቀኝ የሚያስኬድ መንገድ የለም |  | No through road on right |

| | | |
|--|---|---|
| <p>ፊት ለፊት የሚያስከፍ መንገድ የለም</p> |  | <p>No through road ahead</p> |
| <p>በተለያዩ ርቀት ላይ በመሆን የባቡር ሐዲድ ማቋረጫ እንደሚገኝ መረጃ የሚሰጥ</p> |  | <p>Count down markers to railway crossing</p> |
| <p>ማቆሚያ ቦታ</p> |  | <p>Parking</p> |
| <p>የመጀመሪያ ዕርዳታ መስጫ ቦታ</p> |  | <p>First aid station</p> |
| <p>ሆቴል ወይም ሞቴል</p> |  | <p>Hotel or Motel</p> |

| ፬. የመንገድ ላይ ቅጠኝ (መስመሮች) | 3. ROAD MARKINGS | |
|---------------------------------|---|------------------------------|
| የመቆሚያ መስመር |  | Stop line |
| ቅድሚያ ስጥ የሚል መስመር |  | Give way line |
| መንገድን በረድፍ የሚከፋፍል የተቆራረጠ መስመር |  | Broken lane line |
| የተቆራረጠ የመንገድ አካፋይ መስመር |  | Broken center line |
| ያልተቆራረጠ የመንገድ አካፋይ መስመር |  | Solid center line |
| ያልተቆራረጠና የተቆራረጠ የመንገድ አካፋይ መስመር |  | Solid and broken center line |
| የእግረኞች ማቋረጫ መስመር |  | Pedestrian's crossing |

| | | |
|--|--|--|
| <p>አቅጣጫን የሚያስመርጡ ቅጠኝ፡- አሽከርካሪዎች ከመስቀለኛ መንገድ ከመግባታቸው በፊት የሚሄዱበትን አቅጣጫ የሚያሳይ የቀስት ምልክት ባለበት ነጠላ መንገድ ላይ ያቆማሉ</p> |  | <p>Preelection marking: before reaching an intersection drivers will place their vehicles by an arrow pointing in the lended direction</p> |
| <p>የማቆሚያ ምልክቶች፡- ከምልክቱ ውስጥ ሳተላለፉ ማቆም ይፈቀዳል</p> |  | <p>Parking marks: parking permitted within the limits of the markings</p> |
| <p>የመስቀለኛ መንገድ ማስተላለፊያ ምልክቶች፡- ወደቀኝ የሚታጠፉ ተሽከርካሪዎች የመሥመሩን ቀኝ ይይዛሉ፤ በቀጥታ ወደፊት ወይም ወደ ግራ የሚያልፍ ተሽከርካሪ የተቋረጡትን መሥመሮች ማቋረጥ ይችላል። ያልተቋረጡትን መሥመሮች ማቋረጥ አይቻልም</p> |  | <p>Channelising markings of intersection: traffic turning to the right shall remain on the right of the line; traffic proceeding straight ahead or turning left may cross interrupted line; no crossing of uninterrupted lines</p> |
| <p>ማተላለፊያ ምልክቶች፡- የቀለም ነጠብጣብ ባለባቸው ክልሎች ላይ መንዳት አይቻልም</p> |  | <p>Channelising markings: no vehicle may be drive on stripe-painted areas</p> |
| <p>መሀል ላይ ሳትቆም ልታልፈው የምትችል መሆኑን ካላረጋገጥክ በስተቀር ቢጫ ቀለም ወደተቀባበት የመንገድ ክፍል መግባት የለብህም።</p> |  | <p>You must not enter the yellow box junction unless you can cross over it completely without stopping.</p> |

ሰንጠረዥ 'ለ'

1. በአሽከርካሪዎች የሚፈጸሙ ጥፋቶች እና የጥፋቶቹ እርከን

ሀ/ አንደኛ ደረጃ የጥፋት ዝርዝር

| ተ.ቁ | የጥፋት አይነቶች ዝርዝር |
|-----|--|
| 1 | ተሽከርካሪ ያለአግባብ የጎተተ |
| 2 | የግጭት መከላከያ ቀብ (ሄልሜት) ሳያደርግ ወይም አድርጎ ሳያስር ብስክሌት የነዳ ወይም የብስክሌቱን መሪ በእጁ ሳይዝ የነዳ |
| 3 | በተሽከርካሪው ውስጥ የተሟላ የመጀመሪያ ዕርዳታ መስጫ ኪት እና የሚሰራ የድንገተኛ እሳት ማጥፊያ መሳሪያ ሳይኖረው የንግድ ተሽከርካሪ ያሽከረከረ |
| 4 | የሚበኑ ወይም የሚበተኑ ነገሮችን ያለአግባብ ጭኖ ያሽከረከረ |
| 5 | ጭነትን እያፈሰሰ ወይም እየጣለ ያሽከረከረ ወይም ያፈሰሰውን ወይም የጣለውን ጭነት ሳይጠርግ ወይም እንዲጠረግ ሳያደርግ ጉዞውን የቀጠለ አሽከርካሪ |
| 6 | በትራፊክ መብራት ላይ ወይም በመስቀለኛ መንገድ ላይ በልመና ለተሰማሩ ሰዎች ገንዘብ የሰጠ ወይም ግብይት ያደረገ |
| 7 | ሲጋራ እያጨሰ ያሽከረከረ |
| 8 | የአደጋ ጊዜ አገልግሎት ተሽከርካሪን የአደጋ አገልግሎት ስራ ላይ ሳይሆን አላግባብ የተፈቀደለትን የድምጽና የአደጋ ምልክት መብራት በመጠቀም ያሽከረከረ |
| 9 | ከ13 አመት በታች የሆነን ሕጻን ከአሽከርካሪው ጎን በሚገኘው የተሽከርካሪው ክፍል (ጋቢና) ውስጥ አስቀምጦ ያሽከረከረ |
| 10 | ለጉዳት ተጋላጭ ለሆኑ የመንገድ ተጠቃሚዎች ተገቢውን ድጋፍና ጥንቃቄ ሳያደርግ ያሽከረከረ አሽከርካሪ |

ለ/ ሁለተኛ ደረጃ የጥፋት ዝርዝር

| ተ.ቁ | የጥፋት አይነት ዝርዝር |
|-----|--|
| 1 | የተሟላ የጭነት ማቀፊያ /ስፓንጫ/ ሳይኖረው ጭነት ጭኖ ያሽከረከረ |
| 2 | የጥሩምባ ድምጽ ያለአግባብ ወይም በተከለከለ ቦታ ላይ የተጠቀመ ወይም ተገቢ ባልሆነ የማስጠንቀቂያ (የጥሩንባ) ድምጽ የተጠቀመ |
| 3 | በመንገድ ላይ ተሽከርካሪ ያጠበ ወይም እንዲታጠብ ያደረገ |
| 4 | በአውቶቡስ ማቆሚያ ስፍራ ላይ፣ በእግረኛ መንገድ ላይ፣ በትራፊክ ምልክት ወይም መብራት አጠገብ፣ በተሽከርካሪ መግቢያ ወይም መውጫ በር ላይ፣ ሌላ ተሽከርካሪ ደርቦ፣ ወይም በመንገድ ምልክት አማካኝነት ማቆም በተከለከለበት ማናቸውም ስፍራ ላይ ተሽከርካሪ ያቆመ |
| 5 | የአሽከርካሪውን ዕይታ የሚከለክል መጋረጃ፣ ተለጣፊ ላስቲክ ወይም ሌሎች ተመሳሳይ ነገሮችን በተሽከርካሪው ላይ ያስቀመጠ ወይም የለጠፈ |
| 6 | በተፈቀደው ፍጥነት በታች ያሽከረከረ ወይም የቀኙን ጠርዝ ሳይዝ በዝግታ ያሽከረከረ |

Schedule "B"

1. Offences Committed by Drivers and Category of Offences

A. First Category Offences

| No | Category of Offences |
|----|--|
| 1 | Draw vehicle without due care |
| 2 | Rides a bicycle without wearing a helmet or wearing it but not binding it or without holding the handlebars. |
| 3 | Not having the required first aid kits and driving without having and driving a without a working emergency fire extinguisher in the vehicle |
| 4 | Driving while improperly carrying diffusing materials |
| 5 | Driving while dropping loaded materials on the road or not picking up or cleaning what is dropped on the road |
| 6 | Giving money to beggars or do bussiness at traffic light or at cross roads |
| 7 | Driving while smoking |
| 8 | Using the sound and lighting signals of an emergency vehicle while not on emergency services |
| 9 | Boarding a child less than 13 years old on the front seat beside the driver |
| 10 | Not giving the proper support and care to vulnerable road users |

B. Second Category Offences

| No | Lists of types of Offences |
|----|---|
| 1 | Drive loaded vehicle without side bar |
| 2 | Misuse of audible warning appliances |
| 3 | Wash or cause the washing of a vehicle on a road |
| 4 | Parks a vehicle at a bus stop, on a footpath, near a traffic signal or light, at a vehicle entrance or exit gate, behind another vehicle, or in any place where parking is prohibited by a road sign. |
| 5 | Places or affixes a curtain, adhesive plastic, or other similar material to the vehicle that obstructs the driver's view |
| 6 | Drive slowly less than the permitted speed or drive slowly without having the right edge of the road |

| | |
|----|--|
| 7 | ከመጠን በላይ ድምጽ እያሰማ ወይም በጀር ማዳመጫ እያዳመጠ ያሽከረከረ |
| 8 | የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ኖሮት ሳይዝ ያሽከረከረ ወይም የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃዱን ሳያሳድስ ያሽከረከረ |
| 9 | በሕግ በተፈቀደው ርቀት ምልክት ሳያሳይ የተጠመዘዘ፣ አቅጣጫ የቀየረ፣ ተሽከርካሪ የቀደመ ወይም ተሽከርካሪ ያቆመ |
| 10 | በመንገድ ላይ ያለን ውሀ በተሽከርካሪው አማካኝነት በእግረኛ ላይ እንዲረጭ ያደረገ |
| 11 | የትራፊክ ምልክት ወደ ቀኝ ብቻ መታጠፍ በሚፈቅድ መንገድ ላይ መንገድ የዘጋ |
| 12 | በተከለከለ ቦታ ላይ ወይም የመንገዱን ቀኝ ዳር ሳይዝ ተሳፋሪ ወይም ዕቃ የጫነ ወይም ያወረደ |
| 13 | በማብሪያ ጊዜ መብራት እያለው ሳያበራ ያሽከረከረ |
| 14 | በጠባብ መንገድ ላይ ወይም በመታጠፊያ መንገድ በ12 ሜትር ውስጥ ተሽከርካሪ ያቆመ |
| 15 | ለእግረኛ ወይም ተላላፊ ቅድሚያ ያልሰጠ |
| 16 | ቅድሚያ መስጠት ላለበት ተሽከርካሪ ቅድሚያ ያልሰጠ |
| 17 | በትራፊክ ደሴት ላይ ያሽከረከረ ወይም የመንገድ አከፋፋይ ደሴትን /መስመርን/ በማቋረጥ ያሽከረከረ |
| 18 | ከተፈቀደለት ጊዜ በላይ የተበላሸ ተሽከርካሪን መንገድ ላይ ያቆመ ወይም አቁሞ የጠገነ |
| 19 | የሚታጠፍበትን አቅጣጫ ሳይዝ ወይም ደርቦ የታጠፈ |
| 20 | ሁለት መስመር ባለው መንገድ ላይ በቀኝ በኩል ተሽከርካሪ የቀደመ |
| 21 | ምልክት ሳያሳይ ተሽከርካሪ ያቆመ ወይም ከቆመበት ቦታ ያንቀሳቀሰ |
| 22 | ለአደጋ አገልግሎት ተሽከርካሪ ቅድሚያ ያልሰጠ |
| 23 | ወደ የማይሄድበት አቅጣጫ ምልክት ያሳየ |
| 24 | ከሚገባው በላይ ጭስ እያጨሰ ወይም ዘይት ወይም ነዳጅ እያፈሰሰ የሚሄድ ተሽከርካሪን ያሽከረከረ |
| 25 | ከሰባት ዓመት በታች የሆነ ህጻንን ለደህንነቱ ሲባል በተሰራው ማቀፊያ ውስጥ ሳያስቀምጥ ያሽከረከረ |
| 26 | የትራፊክ ተቆጣጣሪ ትዕዛዝ ያልፈጸመ ወይም የተሳሳተ መረጃ የሰጠ ወይም እንዲቆም ሲታዘዝ በእንቢተኝነት ሳይቆም የሄደ |
| 27 | በተራፊ ጭነት ላይ ተገቢውን ምልክት ሳያደርግ ወይም በተሽከርካሪው ላይ የተጫነውን ጭነት በሚገባ ሳያስር ወይም ሳይሸፍን ያሽከረከረ |
| 28 | በእግረኛ ማቋረጫ መንገድ ላይ ወይም ከእግረኛ ማቋረጫ በአስራ ሁለት (12) ሜትር ውስጥ ተሽከርካሪ ያቆመ |
| 29 | የእሳት አደጋ ተሽከርካሪ ውሃ መሙያ ቦታ ላይ ወይም በእሳት አደጋ መከላከያና በሆስፒታል መግቢያና መውጫያ በር ላይ ተሽከርካሪ ያቆመ፤ |
| 30 | ባልተፈቀደ ቦታ ወይም ባልተወሰነ ሰዓት ወይም የለማጅ ምልክት ሳይለጥፍ አሽከርካሪ ማሽከርከር ያስተማረ ወይም ያለማመደ |

| | |
|----|---|
| 7 | Cause excessive noise or sound of on-board radio, tape, CD or any other devices in the vehicle |
| 8 | Driving without carrying a driving license or with a driving license which is not renewed |
| 9 | Reverse direction or overtaking or parking without showing signals at a distance required by law |
| 10 | Splashing water on the roads onto pedestrians |
| 11 | Blocking traffic at a traffic light which allows only turning right |
| 12 | Loading or unloading goods or pedestrians on a prohibited place or without parking on the edge of the road |
| 13 | Not lighting during lighting up time |
| 14 | Parking at narrow road or within 12 meters of a road curve |
| 15 | Failure to give priority way to pedestrian |
| 16 | Failure to give way /priority/ when giving way is required |
| 17 | Driving on a traffic island or a crossing around traffic island |
| 18 | Repair a vehicle on road in excess of the time duration permitted |
| 19 | Drive without adhering to the appropriate turning direction |
| 20 | Overtaking a vehicle on the right side in a two lane road |
| 21 | Stop or move a vehicle without showing the appropriate signal |
| 22 | Failure to give priority to emergency service vehicles |
| 23 | showing signal in the wrong direction |
| 24 | Drive a motor vehicle emitting or exuding smoke, gas, steam, vapor, oil or fuel in excess of the threshold level; |
| 25 | Drive a vehicle in which a minor less than 7 years of age is on-board without ensuring that such minor hugged by a baby safety seat |
| 26 | Disobeys a traffic controller's order or gives false information or refuses to stop when ordered to stop |
| 27 | Drives without properly marking the excess load or without properly securing or covering the load on the vehicle. |
| 28 | Vehicle parked on a pedestrian crossing or within twelve (12) meters of a pedestrian crossing |
| 29 | Park on water filling point for fire brigades station or on a hospital gate or fire brigade gates |
| 30 | Training or practicing driving in a place not allowed or during a time not allowed or without putting a sign |

| | |
|----|--|
| 31 | የተሽከርካሪው በር ተከፍቶ እያለ ወይም ጨርሶ ሳይዘጋ ያሽከረከረ |
| 32 | የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ኖሮት የሚያሽከረከረውን ተሽከርካሪ ፈቃድ ለሌለው ወይም በዚህ ደንብ መሰረት ለታገደበት ሰው አሳልፎ የሰጠ |
| 33 | ተሽከርካሪው በእንቅስቃሴ ላይ እያለ ተሳፋሪ የጫነ ወይም ያወረደ |
| 34 | ባለ ሦስት ጎን አንጻባራቂ ምልክት በበቂ ርቀት ሳያስቀምጥ የተበላሸ ተሽከርካሪ ያቆመ |
| 35 | ከተፈቀደለት ጊዜ በላይ በማዘግየት ተሽከርካሪን በመንገድ ላይ ያቆመ |
| 36 | ተሽከርካሪውን ያለአግባብ ወደ ጎላ ያሽከረከረ |
| 37 | የአደጋ ጊዜ አገልግሎት ተሽከርካሪ በ100 ሜትር ርቀት ተከትሎ ያሽከረከረ |
| 38 | በተሽከርካሪ ማቆሚያ ስፍራ ወይም በመንገድ ላይ ተሽከርካሪ የጠገነ |

ሐ/ ሶስተኛ ደረጃ የጥፋት ዝርዝር

| ተ.ቁ | የጥፋት አይነት ዝርዝር |
|-----|---|
| 1 | የጉዞ ረድፉን ወይም መስመሩን ሳይጠብቅ ያሽከረከረ |
| 2 | የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ሞተር እየሰራና በተሽከርካሪው ውስጥ መንገደኞች እያሉ ነዳጃ መሙላት |
| 3 | ከተሽከርካሪው የመጫን አቅም በላይ ትርፍ ሰው የጫነ |
| 4 | በምድቡ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ኖሮት ከተፈቀደለት ደረጃ በላይ የሆነ ተሽከርካሪን ያሽከረከረ |
| 5 | ተንቀሳቃሽ ስልክ በእጁ ይዞ እያነጋገረ ወይም መልእክት እየጻፈ እየላከ ወይም እያነበበ ያሽከረከረ |
| 6 | የጭንቅላት መከላከያ (ሄልሜት) ሳያደርግ ወይም አድርጎ ሳያስር ወይም አብሮት የጫነው ሰው ማድረጉንና ማሰሩን ሳይረጋግጥ ሞተር ሳይክል ያሽከረከረ |
| 7 | በጭነት ተሽከርካሪ በሕግ ከተፈቀደለት ውጪ ሰውን ያሳፈረ |
| 8 | በማብሪያ ጊዜ መብራት ሳይኖረው ያሽከረከረ |
| 9 | ቴሌቪዥን ወይም ሌሎች ምስሎችን ተሽከርካሪ ውስጥ እየተመለከተ ያሽከረከረ |
| 10 | የደህንነት ቀበቶ ሳያስር ወይም ተሳፋሪዎች የደህንነት ቀበቶ ማሰራቸውን ሳይረጋግጥ ያሽከረከረ |

| | |
|----|---|
| 31 | Drive while the door of the vehicle is open or not closed at all |
| 32 | Giving one's driving permit to someone who does not have or to a person whose license has been suspended under this Regulation. |
| 33 | Boarding or alighting passengers while the vehicle is moving |
| 34 | Park or stop a damaged vehicle on a road without keeping a sufficient distance from the three- sided reflector sign |
| 35 | Parking beyond the time allowed |
| 36 | Improperly driving backwards |
| 37 | Driving after an emergency service vehicle without keeping the 100 m distance |
| 38 | Repair a vehicle in a parking place or on the road |

C. Third Category Offences

| No | Category of Offences |
|----|--|
| 1 | Driving without keeping the lane or lines |
| 2 | Refuel gas on a public service vehicle while passengers are aboard |
| 3 | Overloading or boarding passengers beyond permitted carrying capacity |
| 4 | Driving a vehicle which is above what his driving permit allows him to drive |
| 5 | Drive a vehicle while hand using a mobile holding a cell phone in his hand, talking, writing, sending, or reading a message |
| 6 | Drive a motor cycle without properly wearing helmet ,tying it or carrying a person without making sure that the person wears a helmet |
| 7 | Abroad a person on truck except permitted to do so |
| 8 | Drive without having light during lighting-up time |
| 9 | Drive a vehicle while watching a television, video or other similar pictures |
| 10 | Drive a vehicle without buckling up /fastening seatbelt/ or without ensuring that the passenger in the vehicle bucked up /fastened seatbelt/ |

ፀ ፲፭ሺ፱፻፳ ፌደራል ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር ፶፯ ነሐሴ ፲፫ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

| | |
|----|---|
| 11 | ቀይ የትራፊክ መብራት የጣሰ |
| 12 | በተከለከለ መንገድ ወይም አቅጣጫ ያሽከረከረ |
| 13 | የትራፊክ ክብ ደሴትን በግራ ያቋረጠ |
| 14 | በድልድይ ላይ ተሽከርካሪ ያቆመ |
| 15 | ጫት ቅሞ ወይም እየቃመ ወይም አደንዛኝ ፅፅ ወስዶ ያሽከረከረ |
| 16 | በመስቀለኛ መንገድ ላይ ቅድሚያ ሊሰጠው ለሚገባ ተሽከርካሪ ቅድሚያ ያልሰጠ |
| 17 | በሕግ ከተፈቀደው ከፍታ፣ ርዝመት፣ እና ስፋት ውጭ ጭነት የጫነ |
| 18 | የመለያ ሠሌዳ ቁጥሩ ሊታይ የማይችል ቦታ ላይ ያሰረ ወይም የተደመሰሰ ወይም የተቆረጠ ወይም የተሸፈነ ወይም የተለያዩ ቀለማትን የቀባ ተሽከርካሪን ያሽከረከረ |
| 19 | ተሽከርካሪው የፊት ወይም የኋላ ሠሌዳ ሳይኖረው ያሽከረከረ |
| 20 | የተላላፊ ሠሌዳ ከተፈቀደለት ጊዜና ቦታ ውጪ የተጠቀመ |
| 21 | ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ጭነትን ከሕዝብ ጋር የጫነ |
| 22 | ለአውቶብስ ብቻ ተብሎ የተለየ መንገድ ላይ ያሽከረከረ |
| 23 | በተሽከርካሪው የውጭ አካል ላይ ሰው የጫነ |
| 24 | ከተሽከርካሪው የመጫን አቅም በላይ ትርፍ ሰው የጫነ 1500 ብር እና በጫነው በእያንዳንዱ ትርፍ ለተጫነ ሰው ተጨማሪ 100 ብር ይቀጣል |
| 25 | በጭነት ተሽከርካሪ በተፈቀደው አግባብ ካልሆነ በስተቀር በተሽከርካሪው የውጭ አካል ሰውን ያሳፈረ 1500 ብር እና በጫነው በእያንዳንዱ ትርፍ ለተጫነ ሰው ተጨማሪ 100 ብር ይቀጣል |

| | |
|----|---|
| 11 | Contravene red traffic signals |
| 12 | Drive in a prohibited way or direction |
| 13 | Crossing on the left a traffic island |
| 14 | Parking on a bridge |
| 15 | Driving while taking Chat or chewing Chat or under the influence of drugs |
| 16 | Failure to give priority on intersection road |
| 17 | Load in excess of the legally permitted height, length and width limit |
| 18 | Drives a vehicle with the number plate fixed in a place where it cannot be seen or obliterated or cut or covered or painted in different colours. |
| 19 | Driving a vehicle without having a front or back plate |
| 20 | Using temporary vehicle plates beyond the allowed time and place |
| 21 | Carrying goods which can possible harm people on public service transport vehicles |
| 22 | Driving on a lane reserved only for buses |
| 23 | Abroad a person on the outer space of a vehicle |
| 24 | Loads more than the capacity of the vehicle will be fined 1500 Birr and for every extra load, an additional 100 Birr will be fined. |
| 25 | Except as permitted by the law of a cargo vehicle, loading a person on a foreign body of the vehicle will be fined 1500 Birr and for every excess loaded person will be fined an additional 100 Birr. |

ገፅ ፲፮፻፱፻፯ ፌደራል ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር ፶፯ ነሐሴ ፲፫ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

2 ለጥፋቶቹ የሚቆጠር የቅጣት ነጥብ እና የቅጣት መጠን ወይም የሚወሰድ እርምጃ

ሀ/ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥፋት ሲፈጸም

| የጥፋቱ ደረጃ | ለጥፋቱ የሚመዘገብ ነጥብ | ለጥፋቱ የሚጣል የገንዘብ ቅጣት |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1ኛ ደረጃ ጥፋት | 1 | 500.00 ብር |
| 2ኛ ደረጃ ጥፋት | 2 | 1000.00 ብር |
| 3ኛ ደረጃ ጥፋት | 3 | 1500.00 ብር |
| ልዩ ደረጃ ጥፋት | 8-21 | ለተለያዩ ደረጃ ያላቸው እገዳዎች እና የገንዘብ ቅጣቶች |
| ሌሎች ደንብ መተላለፍ ጥፋቶች | 0 | ከ100-20000 ብር |
| በእግረኞች ስለሚፈጸሙ ጥፋቶች | 0 | 100-150 ብር |
| በትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ስለሚፈጸሙ ጥፋቶች | 0 | - |

2. Demerit Points, Fines and Measures to be taken for Offences

A. For an Offence Committed for the First Time

| Category of the Offence | Demerit Points to be Registered | Measures and Fine |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| First Category Offences | 1 | 500.00 Birr |
| Second Category Offences | 2 | 1000.00 Birr |
| Third Category Offences | 3 | 1500.00 Birr |
| Special Category | 8-21 | A range of monetary fines |
| Other violations | 0 | 100-20000 Birr |
| Offences by Pedestrians | 0 | 100-150 Birr |
| Offences by Traffic Controllers | 0 | - |

ለ/ ለሁለተኛ ጊዜ እና ከዚያ በላይ ጥፋት ሲፈጸም

| ተቁ | ለጥፋቱ የሚመዘገብ ነጥብ | የጥፋቱ የሚከፈል የገንዘብ መጠን |
|----|-----------------|--|
| 1. | 2 --4 | 600 ብር |
| 2. | 5- 7 | 850 ብር |
| 3. | 8- 10 | 1600 ብር |
| 4. | 11-13 | 2000 ብር |
| 5. | 14-16 | ለ6 (ስድስት) ወር የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ታግዶ በአገልግሎቱ ወይም በሚመለከተው ህጋዊ አካል የሚሰጠውን የዕቅትና ክህሎት ስልጠና ወስዶ እና የማሽከርከር ብቃቱ ተረጋግጦ ፈቃዱን መልሶ ማግኘት ይችላል፡ |
| 6. | 17-20 | የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃዱ ለአንድ አመት ታግዶ ከቆየ በኋላ በአገልግሎቱ ወይም በሚመለከተው ህጋዊ አካል የሚሰጠውን የዕቅትና ክህሎት ስልጠና ወስዶ እና የማሽከርከር ብቃቱ ተረጋግጦ ፈቃዱን መልሶ ማግኘት ይችላል። |
| 7. | 21 እና በላይ | አሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ለአንድ አመት ከስድስት ወር ታግዶ ከቆየ በኋላ በአገልግሎቱ የሚሰጠውን የዕቅትና ክህሎት ስልጠና እና የማሽከርከር ብቃቱ ተረጋግጦ ፈቃዱን መልሶ ማግኘት ይችላል። |

B. For an Offence Committed for the Second Time and above

| No | Demerit Point to be Registered | Measures and Fines |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | 2-4 | 600 Birr |
| 2 | 5-7 | 850 Birr |
| 3 | 8-10 | 1600 Birr |
| 4 | 11-13 | 2000 Birr |
| 5 | 14-16 | Suspended for six months and the suspension could be raised only after taking the rehabilitation training. |
| 6 | 17-20 | Suspended for one year and the suspension could be raised only after taking the rehabilitation training. |
| 7 | 21 and more | Suspended for one year and six months and the suspension could be raised only after taking the rehabilitation training. |

C. Non Compliance of Penalty bears Additional Penalty

Any driver delays to pay fine penalty in accordance with these regulations shall be subject to the additional penalty and demerit as described in the following schedule.

| No. | Time of payment of penalty and additional fine penalty | Fine Penalty |
|-----|--|--------------|
| 1 | Paying before the eleventh day | 0 |
| 2 | A person who commits the fine after 11 days will be fined with 5% interest added for each day from the eleventh day. | 1 |

D. Special Category

| No | Offence | Fine | Demerit Point |
|----|---|--|---------------|
| 1 | A driver which has caused property damage | 1600 Birr | 8 |
| 2 | A driver which has caused bodily damage to any person | Suspension for six months | 14 |
| 3 | A driver which has caused serious bodily injury | Suspension for one year | 17 |
| 4 | A driver which has caused the death of a person | Suspension for one year | 17 |
| 5 | A driver violating a Regulation or Directive has caused the death of two and more than two person | Suspension for one year and six months | 21 |
| 6 | Content of alcohol in a breath between 0.24-0.6 ml. liter | 1,500 Birr | 3 |
| 7 | Content of alcohol in a breath between 0.61 -0.8 ml. liter | 2,000 Birr | 3 |
| 8 | Content of alcohol in a breath between 0.81 -1.0 ml. liter | 2,000 Birr | 8 |
| 9 | Content of alcohol in a breath above 1.0 ml liter | 3000 Birr | 8 |

ገፅ ፲፭ሺ፱፻፱ ፌደራል ነጋሪት ጋዜጣ ቁጥር ፶፯ ነሐሴ ፲፫ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

| | | | |
|----|---|---|----|
| 10 | ወጣት አሽከርካሪዎች፣ ጀማሪ አሽከርካሪዎች፣ ሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች፣ የንግድ ተሽከርካሪ አሽከርካሪዎች እና አደገኛ ጭነት የጫኑ ተሽከርካሪ አሽከርካሪዎች የአልኮል መጠን በትንፋሽ በየትኛውም መጠን ከተገኘ | 2000 ብር | 8 |
| 11 | ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ እስከ አምስት ኪ/ሜ በሰዓት | 0 | 0 |
| 12 | ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ ከ6-10ኪ/ሜ በሰዓት ሲበልጥ | 1500 ብር | 3 |
| 13 | ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ ከ11-20ኪ/ሜ በሰዓት ሲበልጥ | 1700 ብር | 3 |
| 14 | ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ በ21-30ኪ/ሜ በሰዓት ሲበልጥ | 1800 ብር | 3 |
| 15 | ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ በ31-40ኪ/ሜ በሰዓት ሲበልጥ | 2000 ብር | 8 |
| 16 | ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ ከ41ኪ/ሜ በሰዓት ሲበልጥ | 2500 ብር | 8 |
| 17 | ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ ከ50ኪ/ሜ እና ከዛ በላይ በሰዓት ሲበልጥ | 3500 ብር | 8 |
| 18 | የትራፊክ ግጭት ወይም ጉዳት አድርጎ በቦታው ላይ ያልቆመ፤ ወይም ባደረሰው የትራፊክ ጉዳት የተጎዳውን እና ሕክምና የሚያስፈልገውን ሰው ወደ ህክምና በመውሰድ እንዲታከም ያላደረገ | በወንጀል ህጉ መሰረት ይጠየቃል | 21 |
| 19 | የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ታግዶበት ሳለ ያሽከረከረ | 3000 ብር | 8 |
| 20 | አፈር፣ አሸዋ፣ ድንጋይና ተመሳሳይ ነገሮችን የሚመለከተውን አካል ሳያስፈቀድ በተሽከርካሪ ወይም በእግረኛ መንገድ ላይ ያራገፈ አሽከርካሪ | 3000 ብር | 8 |
| 21 | ያበላሸውን መንገድ መጠገኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በሰንሰለት የሚሽከረከር ልዩ ተንቀሳቃሽ በመንገድ ላይ ያሽከረከረ | 7000 ብር | 8 |
| 22 | ፍጥነት የሚያዛባ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ከተፈቀደ ፍጥነት በላይ በሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ላይ የሚደረገውን ቁጥጥር ያደናቀፈ | 10,000 ብር የገንዘብ ቅጣት እና ተሽከርካሪው ላይ የተገጠመውን ህገወጥ አደናቃፊ መሳሪያ መውረስ | 11 |
| 23 | አፈር፣ አሸዋ፣ ድንጋይና ተመሳሳይ ነገሮችን የሚመለከተውን አካል ሳያስፈቀድ በተሽከርካሪ ወይም በእግረኛ መንገድ ላይ ያራገፈ አሽከርካሪ | 3000 ብር | 8 |

| | | | |
|----|---|--|----|
| 10 | Young drivers, novice drivers, motor cycle drivers, commercial vehicles and vehicles which are carrying dangerous loads if there is any alcohol found | 2000 Birr | 8 |
| 11 | Speeding up to five kilometers above the limit | 0 | 0 |
| 12 | Speeding between 6 and 10 kilometers per hour above the limit | 1500 Birr | 3 |
| 13 | Speeding between 11 and 20 km/hr over the limit | 1700 Birr | 3 |
| 14 | Speeding between 21 and 30 km/hr over the limit | 1800 Birr | 3 |
| 15 | Speeding between 31 and 40 km over the limit | 2000 Birr | 8 |
| 16 | Speeding by 41 km and above over the speed limit | 2500 Birr | 8 |
| 17 | Speeding by 50 km and above over the speed limit | 3500 Birr | 8 |
| 18 | Failure to stop after traffic crash or failure to get people injured in a traffic crash to medically treated | will be prosecuted on the basis of the Criminal Code | 21 |
| 19 | Driving a vehicle during the time the driving license is suspended | 3000 Birr | 8 |
| 20 | Unloading soil, sand, stones and other similar matters on pedestrians roads or roads without a permit. | 3000 Birr | 8 |
| 21 | Driving wheel -chained special vehicles provided repairing the damaged road | 7000 Birr | 8 |
| 22 | Installing any technology which tamers with the speed control | 10,000 Birr and the technology will be confiscated | 11 |
| 23 | unload soil, sand, stone and similar things on pedestrian road or on vehicle road without having permission from concerned body | 3000 Birr | 8 |

ሠ/ ሌሎች የደንብ መተላለፍ ጥፋቶች

| ተ.ቁ | የጥፋት ዝርዝሮች | የገንዘብ ቅጣት መጠን |
|-----|--|---------------|
| 1 | በማብሪያ ጊዜ በጉልህ የሚታይ መብራት ሳይዘና ለተሽከርካሪው አቅራቢያ በሆነው ጎን መብራቱን ሳያሳይ እንስሳትን የነዳ ማንኛውም የእንስሳት ጠባቂ | 100 ብር |
| 2 | ከማዘጋጃ ቤት ሰራተኞች ወይም ከተፈቀደላቸው ሰዎች በስተቀር በተሽከርካሪ መንገድ ላይ በእጅ የሚገፋ ባለመንኮራኩር ወንበርን ወይም የሚሳብ ጋሪን የገፋ ወይም የሳብ ማንኛውም ሰው | 100 ብር |
| 3 | ለመጫወቻ እና ለጊዜ ማሳለፊያ ተብሎ የተሰራ ብስክሌት ወይም በጫማ መልክ የሚጠለቅ ተንሽራታች ወይም ሌሎች መጫወቻዎችን በተሽከርካሪ መንገድ ላይ ወይም የተጠቀመ ማናቸውም ሰው። | 100 ብር |
| 4 | በብስክሌት ላይ የተዘጋጀው መቀመጫ ላይ ተመቻችቶ ሳይቀመጥ ወይም የብስክሌቱ መሪ በሁለት እጁ ሳይዘ እና በእግሮቹም መርገጫውን ሳይረግጥ ብስክሌት የነዳ ማንኛውም ሰው | 100 ብር |
| 5 | ብስክሌት በሚያሽከረክርበት ጊዜ በማናቸውም አካሄድ በመጓዝ ላይ ያለ ሌላን ተሽከርካሪ ወይም ሌላን ብስክሌት ይዞ የነዳ ማንኛውም ሰው | 100 ብር |
| 6 | በመንገድ ላይ እንስሳትን የነዳ ወይም ይዞ የተገኘ ማንኛውም ሰው | 200 ብር |
| 7 | በተሽከርካሪ ላይ ተገቢ ያልሆነ አካል የጨመረ ወይም ከተፈቀደለት ወንበር ውጭ ተጨማሪ ወንበር ወይም መቀመጫ የጨመረ የተሽከርካሪ ባለንብረት | 400 ብር |
| 8 | በሀዘን ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ከሚመለከተው አካል ፍቃድ ሳይኖረው የተሽከርካሪዎችን ወይም የእግረኞችን እንቅስቃሴ የሚያውክ ቁሳቁስ ወይም ሸቀጥ በእግረኛ ወይም በተሽከርካሪ መንገድ ላይ ያስቀመጠ፣ የተከሰ፣ የንግድ ስራ የሰራ ወይም ተመሳሳይ ነገሮች ያከናወነ ማንኛውም ሰው። | 5,000 ብር |
| 9 | በማብሪያ ጊዜ በጉልህ የሚታይ መብራት ሳይዘ እና ለተሽከርካሪው አቅራቢያ በሆነው ጎን መብራቱን ሳያሳይ እንስሳት የነዳ ማንኛውም የእንስሳት ነጋዴ | 500 ብር |

E. Other Offences against the Regulation

| No | Types of Offence | Fine |
|----|---|------------|
| 1 | Any animal keeper who rides or keeps animals on a road without flashing his side lights close to the vehicle | 100 Birr |
| 2 | Pushing or pulling wheeled chairs or carts on vehicle road (except municipal workers and others who have a permit) | 100 Birr |
| 3 | pushing or pulling wheeled chairs or carts on vehicles roads | 100 Birr |
| 4 | Riding a bicycle without sitting comfortably on the bicycle seat or without holding the bicycle handlebars with both hands and without pressing the pedals with his feet. | 100 Birr |
| 5 | Riding a bicycle in any manner with another moving vehicle or with another bicycle. | 100 Birr |
| 6 | Keeping or riding animals on the road | 200 Birr |
| 7 | Owner of a vehicle installing improperly anything on a vehicle or installing seats over the carrying capacity of the vehicle | 400 Birr |
| 8 | Any person who carries on business or does similar things on a footpath or vehicular road which disturbs the movement of vehicles or pedestrians without the permission of the relevant authority, except for the cause of grief. | 5,000 Birr |
| 9 | Any animal dealer who drives animals without clearly visible light when switching on and without displaying the light on the side nearest to the vehicle. | 500 Birr |

| | | |
|----|---|--|
| 10 | Removing, changing or deleting road signs | 1000 Birr |
| 11 | Any person who excavates damages or otherwise does similar things to a vehicular or pedestrian path without permission, subject to the maintenance of the damaged road. | 3,000 Birr |
| 12 | Any owner of a vehicle who has transferred the driver's license of the vehicle under his ownership or possession to another person. | 3,000 Birr |
| 13 | Anyone who drives a vehicle without a driver's license | 5,000 Birr |
| 14 | Causing damage to property while driving without a driver's license | 7,000 Birr |
| 15 | A garage owner/garage / who carried out the repairs without receiving written evidence from the police stating the nature of the damage to the vehicle | without prejudice to potential criminal liability, 20,000 birr |
| 16 | Owner of a vehicle not undertaking yearly vehicle inspection | 3000 Birr |

ፈ/ እግረኞች ስለሚቀጡበት

| ተ.ቁ | የጥፋቶች ዝርዝር | የገንዘብ ቅጣት መጠን |
|-----|--|------------------------------------|
| 1 | ተገቢውን ጥንቃቄ ሳያደርግ መንገድ ያቋረጠ | 100 ብር |
| 2 | ለተሽከርካሪ የተፈቀደ መንገድ ላይ ያለበቂ ምክንያት የቆመ ወይም የተጓዘ | 100 ብር |
| 3 | እግረኛ መንገድ በሌለበት መንገድ ቀኝ ጠርዙን ይዞ የተጓዘ | 100 ብር |
| 4 | ለእግረኛ መንገድ ተብሎ ከተከለለ መንገድ ውጭ የተጓዘ | 100 ብር |
| 5 | በብረትም ሆነ በግንብ ተለይተው የታጠሩ መንገዶች ዘሎ መንገድ ያቋረጠ | 150 ብር |
| 6 | በጆሮ ማዳመጫ የተለያዩ ድምፆችን እያዳመጠ መንገድ ያቋረጠ | 150 ብር |
| 7 | ለእግረኛ ክልክል ነው የሚል ምልክት ባለበት መንገድ ወይም እግረኛ እንዳያቋርጥ በተከለከለበት የማሳለጫ ወይም የቀለበት መንገድ ያቋረጠ | 150 ብር |
| 8 | በዚህ ስንጠረጃ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 7 ካሉት ጥፋቶች አንዱን ፈፀሞ ክፍያ መፈፀም ያልቻለ ወይም ያልፈለገ ማንኛውም ሰው | ተመጣጣኝ የሆነ ማህበራዊ አገልግሎት እንዲሰጥ ያደርጋል |

ሰ/ በትራፊክ ተቆጣጣሪዎች የሚፈፀሙ ጥፋቶች እና የሚያስከትሉት ቅጣት

| ተ.ቁ | የጥፋት አይነት | የሚወሰድ እርምጃ |
|-----|--|---|
| 1 | የትራፊክ ቁጥጥር ተግባሩን ሲያከናውን ለመንገድ ተጠቃሚዎችና ለደንብ ተላላፊዎች ሙያው የሚጠይቀውን ተገቢውን አክብሮት ያላሳየ፣ ያመናጨቀ ወይም የተሳደበ በማንኛውም ምክንያት አድሎ የፈፀመ በዚህ ደንብ ከተደነገገው ውጭ በተለይም ጥፋተኛ ባልሆነ የመንገድ ተጠቃሚ ላይ አላግባብ የደንብ መተላለፍ ቅጣት የወሰነ እንደሆነ | አግባብነት ባለው ህግ በዲ.ሲ.ፐ.ሲ.ን የሚጠየቅ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የፅሁፍ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል። |
| 2 | ጉቦ የተቀበለ ወይም የጠየቀ እንደሆነ ወይም በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከላይ በተራ ቁጥር አንድ ከተገለፁት ጥፋቶች አንዱን በድጋሚ የፈፀመ እንደሆነ | አግባብነት ባለው ህግ በወንጀል እና በዲ.ሲ.ፐ.ሲ.ን የሚጠየቅ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ከትራፊክ ተቆጣጣሪነት ሀላፊነቱ እንዲነሳ ይደረጋል። |

F. Offences by Pedestrians

| No | Offences | Fine |
|----|--|-----------------------------|
| 1 | Crossing a road without due care | 100 Birr |
| 2 | Stand or travel without sufficient reason on road only permitted for vehicles | 100 Birr |
| 3 | Walk on the right edge of a road when there is no pedestrian way | 100 Birr |
| 4 | Walk on a road other than pedestrian way | 100 Birr |
| 5 | Crossing fenced roads including level crossings | 150 Birr |
| 6 | Crossing a road while listening to different sounds on an earphone | 150 Birr |
| 7 | Crossing on a road saying it is prohibited for pedestrians or crossing a ring road | 150 Birr |
| 8 | Committing any of the offences listed from number 1 to 7 and not being able to pay | Proportional social service |

F. Offences by Traffic Controllers

| No | Offence | Measure |
|----|---|---|
| 1 | Not being respectful to road users or insulting road users or being partial to road users or improperly charging road users | will be liable on the basis of relevant disciplinary law and will be given written warning |
| 2 | Receiving bribes or repeating within one year the one of the offences listed in number 1 | Subject to Criminal and disciplinary action under applicable law, he will be removed from his duties as a traffic controller. |



በብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ታተመ